

ኦሪት ዘጸአት

Exodus

## አሪት ዘጸአት

ምዕራፍ 1።	4
ምዕራፍ 2።	5
ምዕራፍ 3።	6
ምዕራፍ 4።	8
ምዕራፍ 5።	9
ምዕራፍ 6።	11
ምዕራፍ 7።	12
ምዕራፍ 8።	14
ምዕራፍ 9።	16
ምዕራፍ 10።	18
ምዕራፍ 11።	19
ምዕራፍ 12።	20
ምዕራፍ 13።	23
ምዕራፍ 14።	24
ምዕራፍ 15።	26
ምዕራፍ 16።	28
ምዕራፍ 17።	30
ምዕራፍ 18።	31
ምዕራፍ 19።	32
ምዕራፍ 20።	34
ምዕራፍ 21።	35
ምዕራፍ 22።	37
ምዕራፍ 23።	39

ምዕራፍ 24።	41
ምዕራፍ 25።	42
ምዕራፍ 26።	44
ምዕራፍ 27።	46
ምዕራፍ 28።	47
ምዕራፍ 29።	49
ምዕራፍ 30።	52
ምዕራፍ 31።	54
ምዕራፍ 32።	55
ምዕራፍ 33።	57
ምዕራፍ 34።	58
ምዕራፍ 35።	60
ምዕራፍ 36።	62
ምዕራፍ 37።	64
ምዕራፍ 38።	66
ምዕራፍ 39።	68
ምዕራፍ 40።	70

# ኢሪት ዘጸአት (Exodus)

## ምዕራፍ 1።

1፤ ከያዕቆብ ጋር ወደ ግብፅ የገቡት የእስራኤል ልጆች ስሞች እነዚህ ናቸው፤ ሰው ሁሉ ከቤተ ሰቡ ጋር ገባ።

2፤ ሮቤል።

3፤ ስምዖን፣ ሌዊ፣ ይሁዳ፣ ይሳኮር፣ ዛብሎን።

4፤ ብንያም፣ ዳን፣ ንፍታሌም፣ ጋድ፣ አሴር።

5፤ ከያዕቆብ ጉልበት የወጡት ሰዎች ሁሉ ሰባ ነፍሶች ነበሩ፤ የሴፍም አስቀድሞ በግብፅ ነበረ።

6፤ የሴፍም ሞተ፣ ወንድሞቹም፣ ያም ትውልድ ሁሉ።

7፤ የእስራኤልም ልጆች አፈሩ፣ እጅግም በዙ፣ ተባዙም፣ አጅግም ጸኑ፤ ምድሪቱም በእነርሱ ሞላች።

8፤ በግብፅም የሴፍን ያላወቀ አዲስ ንጉሥ ተነሣ።

9፤ እርሱም ሕዝቡን። እነሆ፣ የእስራኤል ልጆች ሕዝብ ከእኛ ይልቅ በዝተዋል በርትተውማል፤

10፤ እንዳይበዙ፣ ሰልፍም በተነሳብን ጊዜ ጠላቶቻችንን አግዘው እንዳይወጉን ከምድሪቱም እንዳይወጡ፣ ኑ እንጠበብባቸው አለ።

11፤ በብርቱ ሥራም ያስጨንቁአቸው ዘንድ ግብር አስገባሪዎችን ሾመባቸው፤ ለፈርዖንም ፊቶምንና ራምሴን ጸኑ ከተሞች አድርገው ሠሩ።

12፤ ነገር ግን እንዳስጨንቁአቸው መጠን እንዲሁ በዙ፣ እጅግም ጸኑ፤ ከእስራኤልም ልጆች የተነሣ ተጸይፈዋቸው ነበር።

13፤ ግብፃውያንም የእስራኤልን ልጆች በመከራ ገዙአቸው።

14፤ በጸኑ ሥራ፣ በጭቃ፣ በጡብም በእርሻም ሥራ ሁሉ፣ በመከራም በሚያሠሩአቸው ሥራ ሁሉ፣ ሕይወታቸውን ያስመርሩአቸው ነበር።

15፤ የግብፅም ንጉሥ አንዲቱ ሲፓራ ሁለተኛይቱም ፉሐ የሚባሉትን የዕብራውያንን አዋላጆች እንዲህ ብሎ ተናገረ።

16፤ እናንተ የዕብራውያንን ሴቶች ስታዋልዱ፣ ለመውለድ እንደደረሱ ባያችሁ ጊዜ፣ ወንድ ቢሆን ግደሉት፤ ሴት ብትሆን ግን በሕይወት ትኑር።

17፤ አዋላጆች ግን እግዚአብሔርን ፈሩ፤ የግብፅ ንጉሥም እንዳዘዘቸው አላደረጉም፤ ወንዶቹን ሕፃናትንም አዳኑቸው።

18፤ የግብፅም ንጉሥ አዋላጆችን ጠርቶ። ለምን እንዲህ አደረጋችሁ? ወንዶቹን ሕፃናትንስ ለምን አዳናችሁ? አላቸው።

19፤ አዋላጆቹም ፈርዖንን። የዕብራውያን ሴቶች እንደ ግብፅ ሴቶች ስላልሆኑ፤ እነርሱ ጠንካሮች ናቸውና አዋላጆች ሳይገቡ ስለሚወልዱ ነው አሉት።

20፤ እግዚአብሔርም ለአዋላጆች መልካም አደረገላቸው፤ ሕዝቡም በዛ፤ እጅግም ጸና።

21፤ እንዲህም ሆነ፤ አዋላጆች እግዚአብሔርን ስለ ፈሩ ቤቶችን አደረገላቸው።

22፤ ፈርዖንም። የሚወለደውን ወንድ ልጅ ሁሉ ወደ ወንዝ ጣሉት፤ ሴትን ልጅ ሁሉ ግን በሕይወት አድኑአት ብሎ ሕዝቡን ሁሉ አዘዘ።

**ምዕራፍ 2።**

1፤ ከሌዊ ወገንም አንድ ሰው ሄዶ የሌዊን ልጅ አገባ።

2፤ ሴቲቱም ፀነሰች፤ ወንድ ልጅም ወለደች፤ መልካምም እንደሆነ ባየች ጊዜ ሦስት ወር ሸሽገችው።

3፤ ደግሞም ልትሸሽገው ባልቻለች ጊዜ፤ የደንገል ሣጥን ለእርሱ ወስዳ ዝፍትና ቅጥራን ለቀለቀችው፤ ሕፃኑንም አኖረችበት፤ በወንዝም ዳር ባለ በቁጠማ ውስጥ አስቀመጠችው።

4፤ እኅቱም የሚደረግበትን ታውቅ ዘንድ በሩቅ ቆማ ትጎበኘው ነበር።

5፤ የፈርዖንም ልጅ ልትታጠብ ወደ ወንዝ ወረደች፤ ደንገጥሮችዋም በወንዝ ዳር ይሄዱ ነበር፤ ሣጥኑንም በቁጠማ ውስጥ አየች፤ ደንገጥርዋንም ልካ አስመጣችው።

6፤ በከፈተችውም ጊዜ ሕፃኑን አየች፤ እነሆም ሕፃኑ ያለቅስ ነበር፤ አዘነችለትም። ይህ ከዕብራውያን ልጆች አንድ ነው አለች።

7፤ እኅቱም ለፈርዖን ልጅ። ሕፃኑን ታጠባልሽ ዘንድ ሄጄ የምታጠባ ሴት ከዕብራውያን ሴቶች ልጥራልሽ? አለቻት።

8፤ የፈርዖንም ልጅ። ሂጂ አለቻት፤ ብላቴናይቱም ሄዳ የሕፃኑን እናት ጠራች።

9፤ የፈርዖንም ልጅ። ይህን ሕፃን ወስደሽ አጥቢልኝ፤ ዋጋሽንም እስጥሻለሁ አለቻት። ሴቲቱም ሕፃኑን ወስዳ አጠባችው።

10፤ ሕፃኑም አደገ፤ ወደ ፈርዖንም ልጅ ዘንድ አመጣችው፤ ለእርሱም ልጅ ሆነላት። እኔ ከውኃ አውጥቼዋለሁና ስትልም ስሙን ሙሴ ብላ ጠራችው።

11፤ በዚያም ወራት እንዲህ ሆነ፤ ሙሴ ጎበዝ በሆነ ጊዜ ወደ ወንድሞቹ ወጣ፤ የሥራቸውንም መከራ ተመለከተ፤ የግብፅም ሰው የወንድሞቹን የዕብራውያንን ሰው ሲመታ አየ።

12፤ ወዲህና ወዲያም ተመለከተ፤ ማንንም አላየም፤ ግብፃውያንም ገደለ፤ በአሸዋም ውስጥ ሸሽገው።

13፤ በሁለተኛውም ቀን ወጣ፤ ሁለቱም የዕብራውያን ሰዎች ሲጣሉ አየ፤ በዳዩንም። ለምን ባልንጀራህን ትመታዋለህ? አለው።

14፤ ያም። በእኛ ላይ አንተን አለቃ ወይስ ዳኛ ማን አደረገህ? ወይስ ግብፃዊውን እንደ ገደልኸው ልትገድለኝ ትሻለህ? አለው። ሙሴም። በእውነት ይህ ነገር ታውቆአል ብሎ ፈራ።

15፤ ፈርዖንም ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ሙሴን ሊገድለው ፈለገ። ሙሴ ግን ከፈርዖን ፊት ከብለለ፤ በምድያምም ምድር ተቀመጠ፤ በውኃም ጉድጓድ አጠገብ ዐረፈ።

16፤ ለምድያምም ካህን ሰባት ሴቶች ልጆች ነበሩት፤ እነርሱም መጥተው ውኃ ቀዱ፤ የአባታቸውንም በጎች ሊያጠጡ የውኃውን ገንዳ ሞሉ።

17፤ እረኞችም መጥተው ገፉአቸው፤ ሙሴ ግን ተነሥቶ ረዳቸው፤ በጎቻቸውንም አጠጣላቸው።

18፤ ወደ አባታቸው ወደ ራጉኤልም በመጡ ጊዜ። ስለ ምን ዛሬ ፈጥናችሁ መጣችሁ? አላቸው።

19፤ እነርሱም። አንድ የግብፅ ሰው ከእረኞች እጅ አዳነን፤ ደግሞም ቀዳልን፤ በጎቻችንንም አጠጣ አሉ።

20፤ ልጆቹንም። እርሱ ወዴት ነው? ለምንስ ያንን ሰው ተዋችሁት? ጥሩት እንጀራም ይብላ አላቸው።

21፤ ሙሴም ከዚያ ሰው ጋር ሊቀመጥ ወደደ፤ ልጁንም ሲጋራን ለሙሴ ማሰት ትሆነው ዘንድ ሰጠው።

22፤ ወንድ ልጅም ወለደች። በሌላ ምድር መጻተኛ ነኝ ሲል ስሙን ጌርሳም ብሎ ጠራው።

23፤ ከዚያም ከብዙ ቀን በኋላ እንዲህ ሆነ፤ የግብፅ ንጉሥ ሞተ፤ የእስራኤልም ልጆች ከባርነት የተነሣ አለቀሱ፤ ጮኹም፤ ስለ ባርነታቸውም ጩኸታቸው ወደ እግዚአብሔር ወጣ።

24፤ እግዚአብሔርም የለቅሶአቸውን ድምፅ ሰማ፤ እግዚአብሔርም ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብም ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን አሰበ።

25፤ እግዚአብሔርም የእስራኤልን ልጆች አየ፤ እግዚአብሔርም በእነርሱ ያለውን ነገር አወቀ።

**ምዕራፍ 3።**

1፤ ሙሴም የዮቶርን የአማቱን የምድያምን ካህን በጎች ይጠብቅ ነበር፤ ወደ ምድረ በዳ ዳርቻም በጎቹን ነዳ፤ ወደ እግዚአብሔርም ተራራ ወደ ኮሬብ መጣ።

2፤ የእግዚአብሔርም መልአክ በእሳት ነበልባል በእሾህ ቍጥቋጦ መካከል ታየው፤ እነሆም ቍጥቋጦው በእሳት ሲነድድ ቍጥቋጦውም ሳይቃጠል አየ።

3፤ ሙሴም። ልሂድና ቍጥቋጦው ስለ ምን አልተቃጠለም ይህን ታላቅ ራእይ ልይ አለ።

4፤ እግዚአብሔር እርሱ ይመለከት ዘንድ እንደ መጣ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ከቍጥቋጦው ውስጥ እርሱን ጠርቶ። ሙሴ፤ ሙሴ ሆይ አለ።

5፤ እርሱም። እነሆኝ አለ። ወደዚህ አትቅረብ፤ አንተ የቆምህባት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማህን ከእግርህ አውጣ አለው።

6፤ ደግሞም። እኔ የአባትህ አምላክ፣ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ ነኝ አለው። ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ያይ ዘንድ ፈርቶአልና ፊቱን ሸፈነ።

7፤ እግዚአብሔርም አለ። በግብፅ ያለውን የሕዝቤን መከራ በእውነት አየሁ። ከአስገባሪዎቻቸውም የተነሣ ጩኸታቸውን ሰማሁ፤ ሥቃያቸውንም አውቄአለሁ፤

8፤ ከግብግውያንም እጅ አድናቸው ዘንድ፣ ከዚያችም አገር ወተትና ማር ወደምታፈስሰው አገር ወደ ሰፊይቱና ወደ መልካሚቱ አገር ወደ ከነዓናውያንም ወደ ኬጢያውያንም ወደ አሞራውያንም ወደ ፊርዛውያንም ወደ ኤዊያውያንም ወደ ኢያቡሳውያንም ስፍራ አወጣቸው ዘንድ ወረድሁ።

9፤ አሁንም እነሆ የእስራኤል ልጆች ጩኸት ወደ እኔ ወጣ፤ ግብግውያንም የሚያደርጉባቸውን ግፍ ደግሞ አየሁ።

10፤ አሁንም ና፣ ሕዝቤን የእስራኤልን ልጆች ከግብፅ ታወጣ ዘንድ ወደ ፈርዖን እልክሃለሁ።

11፤ ሙሴም እግዚአብሔርን። ወደ ፈርዖን የምሄድ የእስራኤልንም ልጆች ከግብፅ የማወጣ እኔ ማን ነኝ? አለው።

12፤ እርሱም። በእውነት እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፤ እኔም እንደ ላክሁህ ምልክትህ ይህ ነው፤ ሕዝቡን ከግብፅ ባወጣህ ጊዜ በዚህ ተራራ ላይ ለእግዚአብሔር ትገዛላችሁ አለ።

13፤ ሙሴም እግዚአብሔርን። እነሆ፣ እኔ ወደ እስራኤል ልጆች በመጣሁ ጊዜ። የአባቶቻችሁ አምላክ ወደ እናንተ ላከኝ ባልሁም ጊዜ። ስሙስ ማን ነው? ባሉኝ ጊዜ፣ ምን እላቸዋለሁ? አለው።

14፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። <<ያለና የሚኖር>>እኔ ነኝ አለው፤ እንዲህ ለእስራኤል ልጆች። <<ያለና የሚኖር>>ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ አለው።

15፤ እግዚአብሔርም ደግሞ ሙሴን አለው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ትላለህ። የአባቶቻችሁ አምላክ፣ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ላከኝ፤ ይህ ለዘላለሙ ስሜ ነው። እስከ ልጅ ልጅ ድረስም መታሰቢያዬ ይህ ነው።

16፤ ሂድ የእስራኤልንም ሽማግሌዎች ሰብስብ። እግዚአብሔር የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም የይስሐቅም የያዕቆብም አምላክ። መገባባታችን ገብኝኋችሁ። በግብፅም የሚደረግባችሁን አየሁ፤

17፤ ከግብፅም መከራ ወደ ከነዓናውያን ወደ ኬጢያውያንም ወደ አሞራውያንም ወደ ፊርዛውያንም ወደ ኤዊያውያንም ወደ ያቡሳውያንም አገር ወተትና ማር ወደምታፈስሰ አገር አወጣችኋለሁ አልሁ ብሎ ተገለጠልኝ በላቸው።

18፤ እነርሱም ቃልህን ይሰማሉ፤ አንተና የእስራኤል ሽማግሌዎች ወደ ግብፅ ንጉሥ ትገባላችሁ። የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር ተገለጠልን፤ አሁንም ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እንሠዋ ዘንድ የሦስት ቀን መንገድ በምድረ በዳ እንሂድ ትሉታላችሁ።

19፤ ነገር ግን በጽኑ እጅ ካልሆነ በቀር ትሄዱ ዘንድ የግብፅ ንጉሥ እንደማይፈቅድላችሁ እኔ አውቃለሁ።

20፤ እኔም እጄን እዘረጋለሁ። በማደርግባቸውም ተአምራቴ ሁሉ ግብፅን እመታለሁ፤ ከዚያም በኋላ ይለቅቃችኋል።

21፤ በግብፃውያንም ፊት ለዚህ ሕዝብ ሞገስን እሰጣለሁ፤ እንዲህም ይሆናል፤ በሄዳችሁ ጊዜ ባዶ እጃችሁን አትሄዱም፤

22፤ ነገር ግን እያንዳንዳችሁ ሴት ከጎረቤትዎ በቤትዎም ካለችው ሴት የብር ዕቃ የወርቅ እቃ ልብስም ትለምናለች፤ በወንዶችና በሴቶች ልጆቻችሁ ላይ ታደርጉታላችሁ፤ ግብፃውያንንም ትበዘብዛላችሁ።

**ምዕራፍ 4።**

1፤ ሙሴም መለሰ። እነሆ አያምኑኝም ቃሌንም አይሰሙም። እግዚአብሔር ከቶ አልተገለጠልህም ይሉኛል አለ።

2፤ እግዚአብሔርም። ይህች በእጅህ ያለችው ምንድር ናት? አለው። እርሱም። በትር ናት አለ።

3፤ ወደ መሬት ጣላት አለው፤ እርሱም በመሬት ጣላት፤ እባብም ሆነች፤ ሙሴም ከእርሷ ሸሸ።

4፤5፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። የአባቶቻቸው አምላክ፣ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ፣ እግዚአብሔር እንደ ተገለጠልህ እንዲያምኑ እጅህን ዘርግተህ ጅራትዋን ያዝ አለው። እጁንም ዘርግቶ ያዛት በእጁም ውስጥ በትር ሆነች።

6፤ እግዚአብሔርም ደግሞ። እጅህን ወደ ብብትህ አግባ አለው። እጁንም ወደ ብብቱ አገባት፤ ባወጣት ጊዜ እነሆ፣ እጁ እንደ በረዶ ለምጽ ሆነች።

7፤ እርሱም። እጅህን ወደ ብብትህ መልስ አለው። እጁንም ወደ ብብቱ መለሳት፣ ከብብቱም ባወጣት ጊዜ እነሆ ተመልሳ ገላውን መሰለች።

8፤ ደግሞም አለው። እንዲህም ይሆናል፤ ባያምኑህ የፊተኛይቱንም ምልክት ነገር ባይሰሙ፣ የሁለተኛይቱን ምልክት ነገር ያምናሉ።

9፤ እንዲህም ይሆናል፤ እነዚህን ሁለት ምልክቶች ባያምኑ ቃልህንም ባይሰሙ፣ ከወንዙ ውኃን ውሰድ፣ በደረቁም መሬት ላይ አፍስሰው፤ ከወንዙም የወሰድኸው ውኃ በደረቁ መሬት ላይ ደም ይሆናል።

10፤ ሙሴም እግዚአብሔርን። ጌታ ሆይ፣ እኔ አፌ ኩልታፋ ምላሴም ጸያፍ የሆነ ሰው ነኝ፤ ትናንት ከትናንት ወዲያ ባሪያህንም ከተናገርኸኝ ጅምሮ አፈ ትብ ሰው አይደለሁም።

11፤ እግዚአብሔርም። የሰውን አፍ የፈጠረ ማን ነው? ዲዳስ ደንቆርስ የሚያይስ ዕውርስ ያደረገ ማን ነው? እኔ እግዚአብሔር አይደለሁምን?

12፤ እንግዲህ አሁን ሂድ፣ እኔም ከአፍህ ጋር እሆናለሁ፣ የምትናገረውንም አስተምርሃለሁ አለው።

13፤ እርሱም። ጌታ ሆይ፣ በምትልከው ሰው እጅ ትልክ ዘንድ እለምንሃለሁ አለ።

14፤ የእግዚአብሔርም ቀጣ በሙሴ ላይ ነደደ እንዲህም አለ። ሌዋዊው ወንድምህ አሮን አለ አይደለምን? እርሱ ደህና እንዲናገር አውቃለሁ፤ እነሆም ደግሞ ሊገናኝህ ይመጣል፤ ባየህም ጊዜ በልቡ ደስ ይለዋል።

15፤ አንተም ትናገረዋለህ ቃሉንም በአፉ ታደርገዋለህ፤ እኔ ከአፍህና ከአፉ ጋር እሆናለሁ፣ የምታደርጉትንም አስተምራችኋለሁ።

16፤ እርሱ ስለ አንተ ከሕዝቡ ጋር ይናገራል፤ እንዲህም ይሆናል፤ እርሱ አፍ ይሆንልሃል አንተም በእግዚአብሔር ፋንታ ትሆንለታለህ።

17፤ ይህችንም ተአምራት የምታደርግባትን በትር በእጅህ ይዘሃት ሂድ።

18፤ ሙሴም ሄደ፤ ወደ አማቱ ወደ ዮቶር ተመለሰ። እስከ ዛሬ በሕይወት እንዳሉ አይ ዘንድ ተመልሼ ወደ ግብፅ ወደ ወንድሞቼ ልሂድ አለው። ዮቶርም ሙሴን። በሰላም ሂድ አለው።

19፤ እግዚአብሔርም ሙሴን በምድያም። ነፍሱን የሚሹአት ሰዎች ሁሉ ሞተዋልና ተመልሰህ ወደ ግብፅ ሂድ አለው።

20፤ ሙሴም ሚስቱንና ልጆቹን ወሰደ፤ በአህያ ላይም አስቀመጣቸው። ወደ ግብፅም አገር ተመለሰ፤ ሙሴም የእግዚአብሔርን በትር ይዞ ሄደ።

21፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። ወደ ግብፅ ስትመለስ በእጅህ ያደረግሁትን ተአምራት ሁሉ በፈርዖን ፊት ታደርገው ዘንድ ተመልከት፤ እኔ ግን ልቡን አጸናዋለሁ። ሕዝቡንም አይለቅቅም።

22፤ ፈርዖንንም። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል።

23፤ እስራኤል የበኩር ልጅ ነው፤ ይገዛልኝ ዘንድ ልጄን ልቀቅ አልሁህ፤ አንተም ትለቅቀው ዘንድ እንቢ አልህ፤ እነሆ እኔ የበኩር ልጅህን እገድላለሁ ትለዋለህ።

24፤ እንዲህም ሆነ፤ በመንገድ ላይ ባደረበት ስፍራ እግዚአብሔር ተገናኘው፤ ሊገድለውም ፈለገ።

25፤ ሲጋራም ሚስቱ ባልጩት ወሰደች፤ የልጅዋንም ሸለፈት ገረዘች፤ ወደ እግሩም ጣለችው። አንተ ለእኔ የደም ሙሽራ ነህ አለች።

26፤ ከእርሱም ፈቀቅ አለ። የዚያን ጊዜ። ስለ ግርዛቱ አንተ የደም ሙሽራ ነህ አለች።

27፤ እግዚአብሔርም አሮንን። ሄደህ በምድረ በዳ ሙሴን ተገናኘው አለው፤ ሄደም በእግዚአብሔር ተራራ ተገናኘው፤ ሳመውም።

28፤ ሙሴም እግዚአብሔር በእርሱ ዘንድ የላከውን ቃል ሁሉ ያዘዘውንም ተአምራት ሁሉ ለአሮን ተናገረው።

29፤ ሙሴና አሮንም ሄዱ የእስራኤልንም ልጆች ሸማግሌዎች ሁሉ ሰበሰቡ።

30፤ አሮንም እግዚአብሔር ለሙሴ የነገረውን ቃል ሁሉ ተናገረ፤ ተአምራቱንም በሕዝቡ ፊት አደረገ።

31፤ ሕዝቡም አመኑ፤ እግዚአብሔርም የእስራኤልን ልጆች እንደ ጌብኘ ጭንቀታቸውንም እንዳየ በሰሙ ጊዜ፤ አጎነበሱ ሰገዱም።

**ምዕራፍ 5።**

1፤ ከዚህም በኋላ ሙሴና አሮን መጥተው ፈርዖንን እንዲህ አሉት። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። በምድረ በዳ በዓል ያደርግልኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ።

2፤ ፈርዖንም። ቃሉን እስማ ዘንድ፤ እስራኤልንስ እለቅቅ ዘንድ፤ እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔርን አላውቅም፤ እስራኤልንም ደግሞ አልለቅቅም አለ።

3፤ እነርሱም። የዕብራውያን አምላክ ተገናኘን፤ ቸነፈር ወይም ሰይፍ እንዳይጥልብን የሦስት ቀን መንገድ በምድረ በዳ እንድንሄድ፤ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እንድንሠዋ እንለምንሃለን አሉት።

4፤ የግብፅ ንጉሥም። አንተ ሙሴ አንተም አሮን፤ ሕዝቡን ለምን ሥራቸውን ታስተዋላችሁ? ወደ ተግባራችሁ ሂዱ አላቸው።

5፤ ፈርዖንም። እነሆ የምድሩ ሕዝብ አሁን በዝቶአል፤ እናንተም ሥራቸውን ታስፈቱአቸዋላችሁ አለ።

6፤ ፈርዖንም በዚያን ቀን የሕዝቡን አስገባሪዎች ሹማምቶቹንም እንዲህ ሲል አዘዘ።

7፤ እንደ ወትሮው ለጡብ ሥራ ደግሞ ገለባ ለሕዝቡ አትስጡ፤ ነገር ግን እነርሱ ሄደው ገለባ ይሰብስቡ።

8፤ ቀድሞ ያደርጉት የነበረውን የጡብ ቋጥር በእነርሱ ላይ አድርጉት፤ ምንም ከእርሱ አታጉድሉ፤ ሥራ ሰልጥተዋልና ስለዚህ። ለአምላካችን እንድንሰዋ እንሂድ እያሉ ይጮኻሉ።

9፤ እርሱንም ያደርጉ ዘንድ በሰዎች ላይ ሥራው ይከበድባቸው፤ ከንቱ ቃልም አያስቡ።

10፤ የሕዝቡም አስገባሪዎች ሹማምቶቹም ወጡ፤ ሕዝቡንም። ፈርዖን እንዲህ ይላል። ገለባ አልሰጣችሁም።

11፤ እናንተ ሂዱ፤ ከምታገኙበትም ስፍራ ገለባ ሰብስቡ፤ ከሥራችሁ ግን ምንም አይጉድልም አሉአቸው።

12፤ ሕዝቡም ስለ ገለባ እብቅ ሊሰበስቡ በግብፅ ምድር ሁሉ ተበተኑ።

13፤ አስገባሪዎቹም። ገለባ ትቀበሉበት እንደ ነበረ ጊዜ የቀን ሥራችሁን ጨርሱ እያሉ አስቸኩሉአቸው።

14፤ የፈርዖንም አስገባሪዎች። ቀድሞ ታደርጉ እንደ ነበራችሁ ትናንትናና ዛሬ የተቁጠረውን ጡብ ስለ ምን አትጨርሱም? እያሉ በእስራኤል ልጆች ላይ የተሾሙትን አለቆቹን ገረፉ።

15፤ የእስራኤል ልጆች አለቆችም ወደ ፈርዖን መጡ። ለምን በባሪያዎችህ እንዲህ ታደርጋለህ?

16፤ ገለባ አይሰጡንም፤ የጡቡንም ሥራ እንድንሠራ ያዘዙናል፤ እነሆም ባሪያዎችህን ይገርፉናል፤ ግድፈቱ ግን በአንተ ሕዝብ ላይ ነው ብለው ጮኹ።

17፤ እርሱ ግን። ሰልጥተዋችኋል፤ ሰልጥተዋችኋል፤ ስለዚህም። እንሂድ ለእግዚአብሔርም እንሠዋ ትላላችሁ።

18፤ አሁንም ሂዱ፤ ሥሩ፤ ገለባ አይሰጡአቸሁም፤ የጡቡን ቋጥር ግን ታመጣላችሁ አላቸው።

19፤ የእስራኤልም ልጆች አለቆች። ዕለት ዕለት ከምትሰሩት ከጡቡ ቋጥር ምንም አታጉድሉ ባሉአቸው ጊዜ ነገሩ እንደ ከፋባቸው አዩ።

20፤ ከፈርዖንም ዘንድ ሲወጡ ሙሴንና አሮንን በፊታቸው ቆመው ተገናኙአቸው።

21፤ እነርሱም። በፈርዖንና በባሪያዎቹ ፊት ሽታችንን አግምታችሁታልና፤ ይገድሉንም ዘንድ ሰይፍን በእጃቸው ሰጥታችኋቸዋልና እግዚአብሔር ይመልከታችሁ ይፍረድባችሁም አሉአቸው።

22፤ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመለሰና። ጌታ ሆይ፤ ስለ ምን ይህን ሕዝብ አስከፋህ? ስለ ምንስ ላክኸኝ?

23፤ በስምህ እናገር ዘንድ ወደ ፈርዖን ከገባሁ ወዲህ፤ ይህን ሕዝብ አስከፍቶታልና፤ አንተም ሕዝብህን ከቶ አላዳንኸውም አለ።

**ምዕራፍ 6።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። በጸናች እጅ ይለቅቃችኋልና፤ በጸናችም እጅ ከምድሩ አስወጥቶ ይሰድዳቸዋልና አሁን በፈርዖን የማደርገውን ታያለህ።

2፤ እግዚአብሔርም ሙሴን ተናገረው አለውም። እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤

3፤ ለአብርሃምም ለይስሐቅም ለያዕቆብም ሁሉን እንደሚችል አምላክ ተገለጥሁ፤ ነገር ግን ስሜ እግዚአብሔር አልታወቀላቸውም ነበር።

4፤ የተሰደዱባትንም ምድር፤ የእንግድነታቸውን የከነዓንን ምድር፤ እሰጣቸው ዘንድ ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳኔን አቆምሁ።

5፤ ደግሞ እኔ ግብፃውያን የገዙአቸውን የእስራኤልን ልጆች ልቅሶ ሰማሁ፤ ቃል ኪዳኔንም አሰብሁ።

6፤ ስለዚህም ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በላቸው። እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ ከግብፃውያንም ባርነት አወጣችኋለሁ፤ ከተገዥነታቸውም አድናችኋለሁ፤ በተዘረጋ ከንድ በታላቅ ፍርድም እታደጋችኋለሁ።

7፤ ለእኔም ሕዝብ እንድትሆኑ እቀበላችኋለሁ፤ አምላክም እሆናችኋለሁ፤ እኔም ከግብፃውያን ባርነት ያወጣኋችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆንሁ ታውቃላችሁ።

8፤ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም እሰጣት ዘንድ ወደ ማልሁባት ምድር አገባችኋለሁ፤ እርስዎንም ርስት አድርጌ እሰጣችኋለሁ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝ።

9፤ ሙሴም ይህን ለእስራኤል ልጆች ተናገረ፤ እነርሱ ግን ከሰውነታቸው መጨነቅ ከከባዱም ሥራ የተነሣ ቃሉን አልሰሙትም።

10፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።

11፤ ግባ፤ የእስራኤልንም ልጆች ከአገሩ ይለቅቅ ዘንድ ለግብፅ ንጉሥ ለፈርዖን ንገር።

12፤ ሙሴም በእግዚአብሔር ፊት። እነሆ የእስራኤል ልጆች አልሰሙኝም፤ እንዴትስ ፈርዖን ይሰማኛል? ይልቁንም እኔ ከንፈረ ቁላፍ ነኝ ብሎ ተናገረ።

13፤ እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን ተናገራቸው፤ የግብፅ ንጉሥ ፈርዖንም የእስራኤልን ልጆች ከግብፅ እንዲያወጣቸው ይነግሩት ዘንድ አዘዛቸው።

14፤ የአባታቸውም ቤት አለቆች እነዚህ ናቸው። የእስራኤል የበኩር ልጅ የሮቤል ልጆች፤ ሄኖጎ፣ ፈሉስ፣ አስሮን፣ ከርሚ፤ እነዚህ የሮቤል ወገኖች ናቸው።

15፤ የስምዖንም ልጆች፤ ይሙኤል፣ ያሚን፣ አሃድ፣ ያኪን፣ ዶሐር፣ የከነዓናዊቱም ልጅ ሳኡል፤ እነዚህ የስምዖን ወገኖች ናቸው።

16፤ እነዚህም እንደ ወገኖቻቸው የሌዊ ልጆች ስሞች ጌድሶን፣ ቀዓት፣ ሜራሪ ናቸው። የሌዊም የሕይወት ዘመን ሙቶ ሠላሳ ሰባት ዓመት ነው።

17፤ የጌድሶንም ልጆች እንደ ወገኖቻቸው ሎቤኒ፣ ሰሜኢ ናቸው።

18፤ የቀዓትም ልጆች እንበረም፣ ይስዓር፣ ኬብሮን፣ ዑዝኤል ናቸው፤ የቀዓትም የሕይወቱ ዘመን ሙቶ ሠላሳ ሦስት ዓመት ነው።

19፤ የሜራሪ ልጆች ሞሐሊ፣ ሙሲ ናቸው። እነዚህ እንደ ትውልዳቸው የሌዊ ወገኖች ናቸው።

20፤ እንበረምም የአጎቱን ልጅ የካብድን አገባ፣ አሮንና ሙሴንም ወለደችለት፤ የእንበረምም የሕይወቱ ዘመን ሙቶ ሠላሳ ሰባት ዓመት ነው።

21፤ የይስዓር ልጆች ቆሬ፣ ናፌግ፣ ዝክሪ ናቸው።

22፤ የዑዝኤል ልጆች ሚሳኤል፣ ኤልዳፋን፣ ሥትሪ ናቸው።

23፤ አሮንም የአሚናዳብን የነአሶንን እጎት ኤልሳቤጥን አገባ፣ እርሰዋም ናዳብንና አብዮድን አልዳዘርንና ኢታምርን ወለደችለት።

24፤ የቆሬ ልጆች አሴር፣ ሕልቃና፣ አብያሳፍ ናቸው፤ እነዚህ የቆሬ ልጆች ወገኖች ናቸው።

25፤ የአሮንም ልጅ አልዳዘር ከፉትኤል ልጆች ሚስት አገባ፣ እርሰዋም ፊንሐስን ወለደችለት። እነዚህ እንደ ወገኖቻቸው የሌዊውያን አባቶች አለቆች ናቸው።

26፤ እነዚህ አሮንና ሙሴ እግዚአብሔር። ከግብፅ ምድር በየሠራዊቶቻቸው የእስራኤልን ልጆች አውጡ ያላቸው ናቸው።

27፤ እነዚህ የእስራኤልን ልጆች ከግብፅ ያወጡ ዘንድ ከግብፅ ንጉሥ ከፈርዖን ጋር የተነጋገሩ ናቸው፤ እነዚህ ሙሴና አሮን ናቸው።

28፤ እግዚአብሔርም በግብፅ አገር ሙሴን በተናገረው ቀን እንዲህ ሆነ፤

29፤ እግዚአብሔር ሙሴን። እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ እኔ የምነግርህን ሁሉ ለግብፅ ንጉሥ ለፈርዖን ንገር ብሎ ተናገረው።

30፤ ሙሴም በእግዚአብሔር ፊት። እነሆ እኔ ከንፈረ ቁላፍ ነኝ፤ እንዴትስ ፈርዖን ይሰማኛል? አለ።

**ምዕራፍ 7።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። እይ፣ እኔ ለፈርዖን አምላክ አድርጌሃለሁ፤ ወንድምህም አሮን ነቢይ ይሆንልሃል።

2፤ ያዘዘውን ነገር ሁሉ አንተ ትነግረዋለህ፤ ወንድምህም አሮን የእስራኤልን ልጆች ከአገሩ ይለቅቅ ዘንድ ከፈርዖን ጋር ይናገራል።

3፤ እኔም የፈርዖንን ልብ አጸናለሁ። በግብፅ ምድርም ድንቁንና ተአምራቴን አበዛለሁ።

4፤ ፈርዖንም አይሰማችሁም፤ እጄንም በግብፅ ላይ አደርጋለሁ። ሠራዊቱንም የእስራኤልን ልጆች ሕዝቤን በታላቅ ፍርድ ከግብፅ አገር አወጣለሁ።

5፤ ግብፃውያንም፤ እጄን በግብፅ ላይ በዘረጋሁ ጊዜ፤ የእስራኤልንም ልጆች ከመካከላቸው ባወጣሁ ጊዜ፤ እኔ እግዚአብሔር እንደ ሆነሁ ያውቃሉ።

6፤ ሙሴና አሮንም እንዲህ አደረጉ፤ እግዚአብሔር እንዳዘዘቸው አደረጉ።

7፤ ፈርዖንንም በተናገሩት ጊዜ ሙሴ የሰማንያ ዓመት ሰው ነበረ፤ አሮንም የሰማንያ ሦስት ዓመት ሰው ነበረ።

8፤ እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ሲል ተናገራቸው።

9፤ ፈርዖን። ተአምራትን አሳዩኝ ሲላችሁ፤ አሮንን። በትርህን ወስደህ እባብ እንድትሆን በፈርዖን ፊት ጣላት በለው።

10፤ ሙሴና አሮንም ወደ ፈርዖን ገቡ። እግዚአብሔርም እንዳዘዘቸው እንዲሁ አደረገ፤ አሮንም በትሩን በፈርዖንና በባሮቹ ፊት ጣለ፤ እባብም ሆነች።

11፤ ፈርዖንም ጠቢባንና መተተኞችን ጠራ፤ የግብፅም ጠንቋዮች በአሰማታቸው እንዲሁ ደግሞ አደረጉ።

12፤ እያንዳንዳቸውም በትራቸውን ጣሉ፤ እባቦችም ሆኑ፤ የአሮን በትር ግን በትራቸውን ዋጠች።

13፤ እግዚአብሔር እንደ ተናገረ፤ የፈርዖን ልብ ጸና፤ አልሰማቸውምም።

14፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። የፈርዖን ልብ ደነደነ፤ ሕዝቡንም ለመልቀቅ እንቢ አለ።

15፤ ማልደህ ወደ ፈርዖን ሂድ፤ እነሆ ወደ ውኃ ይወጣል፤ ትገናኘውም ዘንድ አንተ በወንዝ ዳር ትቆማለህ፤ እባብም ሆና የተለወጠችውን በትር በእጅህ ትወስዳለህ።

16፤ እንዲህም ትለዋለህ። የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር። በምድረ በዳ እንዲያገለግሉኝ ሕዝቤን ልቀቅ ብሎ ወደ አንተ ላከኝ፤ እነሆም እስከ ዛሬ አልሰማህም።

17፤ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እኔ እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ በዚህ ታውቃለህ፤ እነሆ እኔ የወንዙን ውኃ በእጄ ባለችው በትር እመታለሁ፤ ውኃውም ተለውጦ ደም ይሆናል።

18፤ በወንዙም ያሉት ዓሦች ይሞታሉ፤ ወንዙም ይገማል፤ ግብፃውያንም የወንዙን ውኃ ለመጠጣት ይጠላሉ።

19፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። አሮንን። በትርህን ውሰድ፤ ደምም እንዲሆኑ በግብፅ ውኆች በወንዞቻቸውም በመስኖቻቸውም በኩሬዎቻቸውም በውኃ ማከማቻዎቻቸውም ሁሉ ላይ እጅህን ዘርጋ በለው፤ በግብፅም አገር ሁሉ በእንጨት ዕቃና በድንጋይ ዕቃ ሁሉ ደም ይሆናል።

20፤ ሙሴና አሮንም እግዚአብሔር እንዳዘዘቸው እንዲሁ አደረጉ፤ በትሩንም አነሣ፤ በፈርዖንና በባሪያዎቹም ፊት የወንዙን ውኃ መታ፤ የወንዙም ውኃ ሁሉ ተለውጦ ደም ሆነ።

21፤ በወንዙም የነበሩ ዓሦች ሞቱ፤ ወንዙም ገማ፤ ግብፃውያንም ከወንዙ ውኃ ይጠጡ ዘንድ አልቻሉም ደሙም በግብፅ አገር ሁሉ ነበረ።

22፤ የግብፅም ጠንቋዮች በአስማታቸው እንዲሁ አደረጉ፤ እግዚአብሔርም እንደተናገረ የፈርዖን ልብ ጸና፤ አልሰማቸውምም።

23፤ ፈርዖንም ተመልሶ ወደ ቤቱ ገባ፤ ይህንም ደግሞ በልቡ አላኖረውም።

24፤ ግብፃውያንም ሁሉ የወንዙን ውኃ ይጠጡ ዘንድ አልቻሉምና በወንዙ አጠገብ ውኃ ሊጠጡ ቆፈሩ።

25፤ እግዚአብሔርም ወንዙን ከመታ በኋላ ሰባት ቀን ተፈጸመ።

**ምዕራፍ 8።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን ተናገረው። ወደ ፈርዖን ግባ እንዲህም በለው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ያገለግለኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ።

2፤ ለመልቀቅ እንቢ ብትል ግን እነሆ እኔ አገርህን ሁሉ በጓጉንቸሮች እመታለሁ፤

3፤ ወንዙም ጓጉንቸሮችን ያፈላል፤ ወጥተውም ወደ ቤትህ፤ ወደ መኝታ ቤትህ፤ ወደ አልጋህም፤ ወደ ባሪያዎችህም ቤት፤ በሕዝብህም ላይ፤ ወደ ምድጆችህም፤ ወደ ቡሃቃዎችህም ይገባሉ፤

4፤ ጓጉንቸሮችም በአንተ በሕዝብህም በባሪያዎችም ሁሉ ላይ ይወጣሉ።

5፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። አሮንን። በትርህን ይዘህ በወንዞቹና በመስኖቹ በውኃ ማከማቻዎቹም ላይ እጅህን ዘርጋ፤ በግብፅም አገር ላይ ጓጉንቸሮችን አውጣ በለው።

6፤ አሮንም በግብፅ ውኆች ላይ እጁን ዘረጋ፤ ጓጉንቸሮቹም ወጡ፤ የግብፅንም አገር ሸፈኑ።

7፤ ጠንቋዮችም በአስማታቸው እንዲህ አደረጉ፤ በግብፅም አገር ላይ ጓጉንቸሮችን አወጡ።

8፤ ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን ጠርቶ። ጓጉንቸሮቹን ከእኔ ከሕዝቤም እንዲያርቅ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩልኝ፤ ለእግዚአብሔርም ይሠዋ ዘንድ ሕዝቡን እለቅቃለሁ አላቸው።

9፤ ሙሴም ፈርዖንን። ጓጉንቸሮቹ ከአንተ ከቤቶችህም እንዲጠፉ፤ በወንዙም ብቻ እንዲቀሩ፤ ለአንተ ለባሪያዎችህም ለሕዝብህም መቼ እንድጸልይ አስታውቀኝ አለው። እርሱም። ነገ አለ።

10፤ ሙሴም። አምላካችንን እግዚአብሔርን የሚመስል እንደሌለ ታውቅ ዘንድ እንደ ቃልህ ይሁን።

11፤ ጓጉንቸሮቹም ከአንተ ከቤቶችህም ከባሪያዎችህም ከሕዝብህም ይሄዳሉ፤ በወንዙም ብቻ ይቀራሉ አለ።

12፤ ሙሴና አሮንም ከፈርዖን ዘንድ ወጡ፤ ሙሴም በፈርዖን ላይ ስላመጣቸው ጓጉንቸሮች ወደ እግዚአብሔር ጮኹ።

- 13፤ እግዚአብሔርም ሙሴ እንዳለ አደረገ፤ ጓጉንቸዎቹም ከቤት ከወጀድም ከሜዳም ሞቱ።
- 14፤ እንደ ክምርም አድርገው ሰበሰቡአቸው፤ ምድርም ገማች።
- 15፤ ፈርዖንም ጸጥታ እንደሆነ ባዩ ጊዜ ልቡን አደነደነ፤ እግዚአብሔርም እንደተናገረ አልሰማቸውም።
- 16፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። አሮንን። በትርህን ዘርጋ፣ በግብፅም አገር ሁሉ ቅማል እንዲሆን የምድሩን ትቢያ ምታ በለው።
- 17፤ እንዲሁም አደረገ፤ አሮንም እጁን ዘረጋ፣ በበትሩም የምድሩን ትቢያ መታው፣ በሰውና በእንስሳም ላይ ቅማል ሆነ፤ በግብፅ አገር ሁሉ የምድር ትቢያ ሁሉ ቅማል ሆነ።
- 18፤ ጠንቋዮችም በአስማታቸው ያወጡ ዘንድ እንዲሁ አደረጉ፣ ነገር ግን አልቻሉም፤ ቅማሉም በሰውና በእንስሳ ላይ ነበረ።
- 19፤ ጠንቋዮችም ፈርዖንን። ይህስ የእግዚአብሔር ጣት ነው አሉት፤ የፈርዖን ልብ ግን ጸና፣ እግዚአብሔርም እንደ ተናገረ አልሰማቸውም።
- 20፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። ማልደህ ተነሣ፤ በፈርዖንም ፊት ቁም፤ እነሆ እርሱ ወደ ውኃ ይወርዳል፤ እንዲህም በለው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እንዲያገለግለኝ ሕዝቤን ልቀቅ።
- 21፤ ሕዝቤንም ባትለቅቅ፣ እነሆ በአንተ በባሪያዎችህም በሕዝብህም በቤቶችህም ላይ የዝንብ መንጎች እሰድዳለሁ፤ የግብፃውያን ቤቶች የሚኖሩባትም ምድር ሁሉ በዝንብ መንጎች ይሞላሉ።
- 22፤ በዚያን ቀን በምድር መካከል እኔ እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቅ ዘንድ፣ በዚያ የዝንብ መንጋ እንዳይሆን ሕዝቤ የሚቀመጥባትን የጌሄምን ምድር እለያለሁ።
- 23፤ በሕዝቤና በሕዝብህ መካከል እለያለሁ፤ ይህም ተአምራት ነገ ይሆናል።
- 24፤ እግዚአብሔርም እንዲሁ አደረገ፤ በፈርዖንም ቤት በባሪያዎቹም ቤቶች ውስጥ ብዙ የዝንብ መንጋ መጣ፤ በግብፅም አገር ሁሉ ላይ ከዝንቡ መንጋ የተነሣ ምድር ጠፋች።
- 25፤ ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን ጠርቶ። ሂዱ፣ በአገሩ ውስጥ ለአምላካችሁ ሠዉ አላቸው።
- 26፤ ሙሴም። ለእግዚአብሔር ለአምላካችን የግብፃውያንን ርክሰት እንሰዋለንና እንዲህ ይደረግ ዘንድ አይገባም፤ እነሆ እኛ የግብፃውያንን ርክሰት በፊታቸው ብንሠዋ አይወግሩንምን?
- 27፤ እኛስ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን እንሠዋ ዘንድ እንደሚያዝዝን የሦስት ቀን መንገድ ወደ ምድረ በዳ እንሄዳለን አለ።
- 28፤ ፈርዖንም። ለእግዚአብሔር ለአምላካችሁ በምድረ በዳ ትሠዉ ዘንድ እለቅቃችኋለሁ፤ ነገር ግን ርቃችሁ አትሂዱ፣ ጸልዩልኝ አለ።
- 29፤ ሙሴም። እነሆ ከአንተ ዘንድ እወጣለሁ፣ የዝንቡም መንጎች ከፈርዖን ከባሪያዎቹም ከሕዝቡም ነገ እንዲሄዱ ወደ እግዚአብሔር እጸልያለሁ፤ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ይሠዋ ዘንድ ሕዝቡን እንዳይለቅቅ ፈርዖን እንደገና አያታልለን አለ።
- 30፤ ሙሴም ከፈርዖን ዘንድ ወጣ፣ ወደ እግዚአብሔርም ጸለየ።

31፤ እግዚአብሔርም ሙሴ እንዳለ አደረገ፤ የዝንቡንም መንገድ ከፈርዖን ከባሪያዎቹም ከህዝቡም አስነሣ፤ አንድ ስንኳ አልቀረም።

32፤ ፈርዖንም በዚህ ጊዜ ደግሞ ልቡን አደነደነ፤ ሕዝቡንም አልለቀቀም።

**ምዕራፍ 9።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። ወደ ፈርዖን ዘንድ ገብተህ ንገረው። የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ያገለግሉኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ።

2፤ ልትለቅቃቸውም እንቢ ብትል ብትይዛቸውም።

3፤ እነሆ የእግዚአብሔር እጅ በሜዳ ውስጥ ባሉት በከብቶችህ፣ በፈረሶችም በአህዮችም በግመሎችም በበሬዎችም በበጎችም ላይ ትሆናለች፤ ብርቱ ቸነፈርም ይወርዳል።

4፤ እግዚአብሔርም በእስራኤልና በግብፅ ከብቶች መካከል ይለያል፤ ከእስራኤልም ልጆች ከብት አንዳች አይጠፋም።

5፤ እግዚአብሔርም። ነገ እግዚአብሔር ይህን ነገር በምድር ላይ ያደርጋል ብሎ ጊዜን ወሰነ።

6፤ እግዚአብሔርም ያንን ነገር በነጋው አደረገ። የግብፅም ከብት ሁሉ ሞተ፤ ከእስራኤል ልጆች ከብት ግን አንድ ስንኳ አልሞተም።

7፤ ፈርዖንም ላከ። እነሆም ከእስራኤል ልጆች ከብት አንድ ስንኳ አልሞተም። የፈርዖን ልብ ግን ደነደነ፤ ሕዝቡንም አልለቀቀም።

8፤ እግዚአብሔርም ሙሴንና አርንን። እጃችሁን ሞልታችሁ ከምድጃ አመድ ውሰዱ። ሙሴም በፈርዖን ፊት ወደ ሰማይ ይበትነው።

9፤ እርሱም በግብፅ አገር ሁሉ ትቢያ ይሆናል። በግብፅም አገር ሁሉ በሰውና በእንስሳ ላይ ሻህኝ የሚያመጣ ቍስል ይሆናል አላቸው።

10፤ ከምድጃውም አመድ ወስደው በፈርዖን ፊት ቆሙ፤ ሙሴም ወደ ሰማይ በተነው። በሰውና በእንስሳም ላይ ሻህኝ የሚያመጣ ቍስል ሆነ።

11፤ ጠንቋዮችም ቍስል ስለ ነበረባቸው በሙሴ ፊት መቆም አልቻሉም፤ ቍስል በጠንቋዮችና በግብፃዎች ሁሉ ላይ ነበረና።

12፤ እግዚአብሔርም የፈርዖንን ልብ አጸና፤ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደተናገረው አልሰማቸውም።

13፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። ማልደህ ተነሣ፤ በፈርዖንም ፊት ቆመህ በለው። የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እንዲያገለግሉኝ ሕዝቤን ልቀቅ።

14፤ በምድር ሁሉ እንደ እኔ ያለ እንደሌለ ታውቅ ዘንድ በሰውነትህ በባሪያዎችህም በሕዝብህም ላይ መቅሠፍቴን ሁሉ አሁን እልካለሁ።

15፤ አሁን እጄን ዘርግቼ አንተን ሕዝብህንም በቸነፈር በመታሁህ ነበር። አንተም ከምድር በጠፋህ ነበር፤

16፤ ነገር ግን ኃይሌን እገልጥብህ ዘንድ ስሜም በምድር ሁሉ ላይ ይነገር ዘንድ ስለዚህ አስነሥቼሃለሁ።

17፤ እንዳትለቅቃቸው ገና በሕዝቤ ላይ ትታበያለህን?

18፤ እነሆ ነገ በዚህ ጊዜ፥ ከተመሰረተች ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እንደ እርሱ ያለ በግብፅ ሆኖ የማያውቅ፥ እጅግ ታላቅ በረዶ አዘንብብሃለሁ።

19፤ በሜዳ የተገኘ ወደ ቤት ያልገባ ሰውና እንስሳ ሁሉ በረዶ ወርዶበት ይሞታልና አሁን እንግዲህ ላክ፥ ከብቶችህንም በሜዳም ያለህን ሁሉ አስቸኩል።

20፤ ከፈርዖንም ባሪያዎች የእግዚአብሔርን ቃል የፈራ ባሪያዎቹንና ከብቶቹን ወደ ቤቶቹ አሸሽ፤

21፤ የእግዚአብሔርንም ቃል ያላሰበ ባሪያዎቹንና ከብቶቹን በሜዳ ተወ።

22፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። በግብፅ አገር በሰው በእንስሳም በእርሻም ቡቃያ ሁሉ ላይ፥ በግብፅ አገር ሁሉ በረዶ ይሆን ዘንድ እጅህን ወደ ሰማይ ዘርጋ አለው።

23፤ ሙሴም በትሩን ወደ ሰማይ ዘረጋ፤ እግዚአብሔርም ነጎድጓድና በረዶ ላክ፥ እሳትም ወደ ምድር ወረደ፤ እግዚአብሔርም በግብፅ አገር ላይ በረዶ አዘነበ።

24፤ በረዶም ነበረ፥ በበረዶውም መካከል እሳት ይቃጠል ነበር፥ በረዶውም በግብፅ አገር ሁሉ ሕዝብ ከሆነ ጀምሮ እንደ እርሱ ያልሆነ እጅግ ታላቅ ነበረ።

25፤ በረዶውም በግብፅ አገር ሁሉ በሜዳ ያለውን ሁሉ ሰውንና እንስሳን መታ፤ በረዶውም የእርሻን ቡቃያ ሁሉ መታ፥ የአገሩንም ዛፍ ሁሉ ሰበረ።

26፤ የእስራኤል ልጆች ተቀምጠው በነበሩባት በጌሄም አገር ብቻ በረዶ አልወረደም።

27፤ ፈርዖንም ልኮ ሙሴንና አሮንን ጠራ። በዚህ ጊዜ በደልሁ፤ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፥ እኔና ሕዝቤም ኃጢአተኞች ነን።

28፤ የአምላክ ነጎድጓድ በረዶውም በዝቶአልና ወደ እግዚአብሔር ጻልዩ፤ እለቅቃችሁማለሁ፥ ከዚያም በኋላ በዚህ አትቀመጡም አላቸው።

29፤ ሙሴም። ከከተማ በወጣሁ ጊዜ እጄን ወደ እግዚአብሔር እዘረጋለሁ፤ ምድሪቱ ለእግዚአብሔር እንደሆነች ታውቅ ዘንድ ነጎድጓዱ ይቀራል፥ በረዶውም ደግሞ አይወርድም።

30፤ ነገር ግን አንተና ባሪያዎችህ አምላክን እግዚአብሔርን ገና እንደማትፈሩ አውቃለሁ አለው።

31፤ ገብሱ እሸቶ ተልባውም አፍርቶ ነበርና ተልባና ገብሱ ተመታ።

32፤ ስንዴውና አጃው ግን ጊዜው ገና ነበርና አልተመታም።

33፤ ሙሴም ከፈርዖን ዘንድ ከከተማ ወጣ፥ እጁንም ወደ እግዚአብሔር ዘረጋ፤ ነጎድጓዱም በረዶውም ተቋረጠ፥ ዝናቡም በምድር ላይ አልፈሰሰም።

34፤ ፈርዖንም ዝናቡ በረዶውም ነጎድጓዱም እንደ ተቋረጠ ባዩ ጊዜ ኃጢአትን ጨመረ፤ እርሱና ባሪያዎቹም ልባቸውን አደነደኑ።

35፤ የፈርዖንም ልብ ጸና፤ እግዚአብሔርም በሙሴ አፍ እንደተናገር የእስራኤልን ልጆች አልለቀቀም።

**ምዕራፍ 10።**

1፤2፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። እኔ እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ ታውቁ ዘንድ በግብፃውያን ያደረግሁትን ነገር ያደረግሁባቸውንም ተአምራቱን በልጅህ በልጅ ልጅህም ጆሮች ትነግር ዘንድ። ይህችንም ተአምራቱን በመካከላቸው አደረግ ዘንድ የእርሱን የባሪያዎቹንም ልብ አደንድኜአለሁና ወደ ፈርዖን ግባ አለው።

3፤ ሙሴም አሮንም ወደ ፈርዖን ገቡ። አሉትም። የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። በፊቱ ለመዋረድ እስከ መቼ እንቢ ትላለህ? ያገለግሉኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ።

4፤ ሕዝቤን ለመልቀቅ እንቢ ብትል ግን። እነሆ ነገ በአገርህ አንበጣዎችን አመጣለሁ፤

5፤ የምድሩንም ፊት ይሸፍኑታልና ምድሩን ለማየት አይቻልም፤ ከበረዶውም አምልጦ የተረፈላችሁን ትርፍ ይበሉታል፤ ያደገላችሁንም የእርሻውን ዛፍ ሁሉ ይበሉታል፤

6፤ ቤቶችህም የባሪያዎችህም ሁሉ ቤቶች የግብፃውያንም ሁሉ ቤቶች በእነርሱ ይሞላል፤ አባቶችህ የአባቶችህም አባቶች በምድር ላይ ከተቀመጡበት ቀን ጀምሮ እስከዚህ ቀን ድረስ እንደ እርሱ ያለ ያላዩት ነው። ተመልሶም ከፈርዖን ዘንድ ወጣ።

7፤ የፈርዖንም ባሪያዎች። ይህ ሰው እስከ መቼ ዕንቅፋት ይሆንብናል? አምላካቸውን እግዚአብሔርን ያገለግሉት ዘንድ ሰዎችን ልቀቅ ግብፅን እንደ ጠፋች ገና አታውቅምን? አሉት።

8፤ ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን መልሶ አስመጣቸው። ሂዱ። አምላካችሁን እግዚአብሔርን አገልግሉ፤ ነገር ግን የሚሄዱት እነማን ናቸው? አላቸው።

9፤ ሙሴም። እኛ እንሄዳለን፤ የእግዚአብሔር በዓል ሆኖልናልና ታናናሾቻችንና ሽማግሌዎቻችን ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችንም በጎቻችንና ከብቶቻችንም ከእኛ ጋር ይሄዳሉ አለ።

10፤ ፈርዖንም። እናንተን ከልጆቻችሁ ጋር ስለቅቅ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን፤ ነገር ግን ክፉ ነገር በፊታችሁ እንደሚሆን ተመልከቱ።

11፤ እንዲህም አይደለም፤ እናንተ ወንዶቹ ሂዱ። ይህን ፈልጋችኋልና እግዚአብሔርን አገልግሉ አላቸው። ከፈርዖንም ፊት አባረሩአቸው።

12፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። በግብፅ አገር ላይ እንዲወጡ። ከበረዶውም የተረፈውን የምድርን ቡቃያ ሁሉ እንዲበሉ። ስለ አንበጣዎች በግብፅ አገር ላይ እጅህን ዘርጋ አለው።

13፤ ሙሴም በግብፅ አገር ላይ በትሩን ዘረጋ። እግዚአብሔርም የምሥራቅን ነፋስ ያን ቀን ሁሉ ሌሊቱን ሁሉ አመጣ፤ ማለዳም በሆነ ጊዜ የምሥራቅ ነፋስ አንበጣዎቹን አመጣ።

14፤ አንበጣዎችም በግብፅ አገር ሁሉ ላይ ወጡ። በግብፅም ዳርቻ ሁሉ ላይ ተቀመጡ፤ እጅግም ብዙ ነበሩ፤ ይህንም የሚያህል አንበጣ በፊት አልነበረም። ወደ ፊትም ደግሞ እንደ እርሱ አይሆንም።

15፤ የምድሩንም ፊት ፈጽመው ሸፈኑት አገሪቱም ጨለመች፤ የአገሪቱን ቡቃያ ሁሉ በረዶውም የተወውን በዛፉ የነበረውን ፍሬ ሁሉ በሉ፤ ለምለም ነገር ዛፍም የምድር ሣርም በግብፅ አገር ሁሉ አልቀረም።

16፤ ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን በፍጥነት ጠራ። አምላካችሁን እግዚአብሔርን እናንተንም በደልሁ፤

17፤ አሁን እንግዲህ በዚህ ጊዜ ብቻ ኃጢአቴን ይቅር በሉኝ፤ ይህንም ሞት ብቻ ከእኔ ያነሣልኝ ዘንድ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ለምኑ አላቸው።

18፤ ሙሴም ከፈርዖን ፊት ወጣ፤ ወደ እግዚአብሔርም ለመነ።

19፤ እግዚአብሔርም ከምዕራብ ዐውሎ ነፋሱን አስወገደ፤ አንበጣዎችንም ወስዶ በኤርትራ ባሕር ውስጥ ጣላቸው፤ አንድ አንበጣም በግብፅ ዳርቻ ሁሉ አልቀረም።

20፤ እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ አጸና የእስራኤልንም ልጆች አልለቀቀም።

21፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። እጅህን ወደ ሰማይ ዘረጋ፤ በግብፅም አገር ላይ ሰው የሚዳስሰው ፅኑ ጨለማ ይሁን አለው።

22፤ ሙሴም እጁን ወደ ሰማይ ዘረጋ፤ በግብፅም አገር ሁሉ ላይ ፅኑ ጨለማ ሦስት ቀን ሆነ፤

23፤ ማንም ወንድሙን አላየም፤ ሦስት ቀንም ሙሉ ከስፍራው ማንም አልተነሣም፤ ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ግን በተቀመጡበት ስፍራ ብርሃን ነበራቸው።

24፤ ፈርዖንም ሙሴን ጠርቶ። ሂዱ፤ እግዚአብሔርን አገልግሉ፤ ነገር ግን በጎቻችሁንና ከብቶቻችሁን ተወ፤ ልጆቻችሁ ደግሞ ከእናንተ ጋር ይሂዱ አለው።

25፤ ሙሴም። አንተ ደግሞ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የምንሠዋው መሥዋዕትንና የሚቃጠል መሥዋዕትን ትሰጠናለህ።

26፤ አምላካችንን እግዚአብሔርን ለማገልገል ከእነርሱ እንወስዳለንና ከብቶቻችን ከእኛ ጋር ይሄዳሉ፤ አንድ ሰከናም አይቀርም፤ አምላካችን የምናገለግለው ምን እንደሆነ ከዚያ እስክንደርስ አናውቅም አለ።

27፤ እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ አጸና፤ ሊለቅቃቸውም አልወደደም።

28፤ ፈርዖንም። ከእኔ ዘንድ ሂድ፤ ፊቴን ባየህበት ቀን ትሞታለህና ፊቴን እንዳታይ ተጠንቀቅ አለው።

29፤ ሙሴም። እንደ ተናገርህ ይሁን፤ ፊትህን እንደ ገና አላይም አለ።

**ምዕራፍ 11።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። በፈርዖንና በግብፅ ላይ ገና አንዲት መቅሰፍት አመጣለሁ። ከዚያ ወዲያም ይለቅቃችኋል፤ ሲለቅቃችሁም አባርሮ ይሰድዳችኋል።

2፤ ወንዱ ከወዳጁ ሴቲቱም ከወዳጅዋ የብርና የወርቅ ዕቃ ይሹ ዘንድ በሕዝቡ ጆሮ ተናገር አለው።

3፤ እግዚአብሔርም በግብፃውያን ፊት ለሕዝቡ ሞገስን ሰጠው። ሙሴም በፈርዖን ባሪያዎችና በሕዝቡ ፊት በግብፅ አገር እጅግ የከበረ ሰው ነበረ።

4፤ ሙሴም አለ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። በእኩል ሌሊት እኔ በግብፅ መካከል እወጣለሁ፤

5፤ በግብፅም አገር ያለ በኩር ሁሉ፣ በዙፋኑ ከሚቀመጠው ከፈርዖን በኩር ጀምሮ በወፍጮ እግር እስካለችው እስከ ባሪያይቱ በኩር ድረስ፣ የከብቱም በኩር ሁሉ ይሞታል።

6፤ በግብፅም አገር ሁሉ አስቀድሞ እንደ እርሱ ያልሆነ ኋላም ደግሞ የማይሆን ታላቅ ጩኸት ይሆናል።

7፤ እግዚአብሔር ግን በግብግዳውያንና በእስራኤል መካከል እንዲለይ እንድታውቁ በእስራኤል ልጆች መካከል ከሰው ጀምሮ እስከ እንስሳ ድረስ ውሻ ምላሱን አያንቀሳቅስባቸውም።

8፤ እነዚህም ባሪያዎችህ ሁሉ። አንተ ውጣ የሚከተሉህም ሕዝብ ሁሉ ይውጡ እያሉ ወደ እኔ ይወርዳሉ። ለእኔም ይሰግዳሉ፤ ከዚያም በኋላ እወጣለሁ። ሙሴም በጽኑ ቁጣ ከፈርዖን ዘንድ ወጣ።

9፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። ተአምራቴ በግብፅ አገር ብዙ እንዲሆን ፈርዖን አይሰማችሁም አለው።

10፤ ሙሴና አሮንም እነዚህን ተአምራቶች ሁሉ በፈርዖን ፊት አደረጉ፤ እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ አጸና፣ የእስራኤልንም ልጆች ከአገሩ አልለቀቀም።

**ምዕራፍ 12።**

1፤ እግዚአብሔርም በግብፅ አገር ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው።

2፤ ይህ ወር የወሮች መጀመሪያ ይሁናችሁ፤ የዓመቱም መጀመሪያ ወር ይሁናችሁ።

3፤ ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ተናገሩ፣ በሉአቸውም። በዚህ ወር በአሥረኛው ቀን ሰው ሁሉ ለአባቱ ቤት አንድ ጠቦት፣ ለአንድ ቤትም አንድ ጠቦት ይውሰድ።

4፤ የቤቱ ሰዎች ቍጥርም ለጠቦቱ የማይበቃ ቢሆን እርሱና ለቤቱ የቀረበው ጎረቤቱ እንደ ነፍሶቻቸው ቍጥር አንድ ጠቦት ይውሰድ፤ እያንዳንዱም እንደሚበላው መጠን ከጠቦቱ ይካፈሉ።

5፤ የእናንተ ጠቦት ነውር የሌለበት የአንድ ዓመት ተባት ይሁን፤ ከበጎች ወይም ከፍየሎች ውሰድ።

6፤ በዚህም ወር እስከ አሥራ አራተኛው ቀን ድረስ ጠብቁት፤ የእስራኤልም ማኅበር ጉባኤ ሁሉ ሲመሽ ይረዱት።

7፤ ከደሙም ወስደው በሚበሉበት ቤት ሁለቱን መቃንና ጉበኑን ይቅቡት።

8፤ በእሳት የተጠበሰውን ሥጋውንና ቂጣውን እንጀራ በዚያች ሌሊት ይብሉ፤ ከመራራ ቅጠል ጋር ይበሉታል።

9፤ ጥሬውን በውኃም የበሰለውን አትብሉ፣ ነገር ግን ከራሱ ከጭኑ ከሆድ ዕቃው ጋር በእሳት የተጠበሰውን ብሉት።

10፤ ከእርሱም እስከ ጥዋት አንዳች አታስቀሩ፤ እስከ ጥዋትም የቀረውን በእሳት አቃጥሉት።

11፤ ወገባቸችሁን ታጥቃችሁ፣ ጫማችሁን በእግራችሁ፣ በትራችሁንም በእጃችሁ አድርጋችሁ እንዲህ ብሉት፣ ፈጥናችሁም ትበሉታላችሁ፤ እርሱ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው።

12፤ እኔም በዚያች ሌሊት በግብፅ አገር አልፋለሁ። በግብፅም አገር ከሰው እስከ እንስሳ ድረስ በኩርን ሁሉ እንድላለሁ፤ በግብፅም አማልክት ሁሉ ላይ እፈርድባቸዋለሁ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝ።

13፤ ደሙም ባላችሁበት ቤቶች ምልክት ይሆንላችኋል፤ ደሙንም ባየሁ ጊዜ ከእናንተ አልፋለሁ፤ እኔም የግብፅን አገር በመታሁ ጊዜ መቅሰፍቱ ለጥፋት አይመጣባችሁም።

14፤ ይህም ቀን መታሰቢያ ይሁናችሁ። ለእግዚአብሔርም በዓል ታደርጉታላችሁ፤ ለልጅ ልጃችሁ ሥርዓት ሆኖ ለዘላለም ታደርጉታላችሁ።

15፤ ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ትበላላችሁ፤ በመጀመሪያም ቀን እርሾውን ከቤታችሁ ታወጣላችሁ፤ ከመጀመሪያውም ቀን አንሥቶ እስከ ሰባተኛው ቀን እርሾ ያለበትን እንጀራ የሚበላ ነፍስ ከእስራኤል ተለይቶ ይጥፋ።

16፤ በመጀመሪያውም ቀን የተቀደሰ ጉባኤ እንዲሁም በሰባተኛውም ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችኋል። ከሚበላው በቀር በእነርሱም ምንም አትሠሩም፤ ይህንም ብቻ ታደርጉታላችሁ።

17፤ በዚህም ቀን ሠራዊታችሁን ከግብፅ አገር አውጥቼአለሁና የቂጣውንም በዓል ጠብቁት፤ እንግዲህ ይህን ቀን ለልጅ ልጃችሁ ለዘላለም ሥርዓት ትጠብቃላችሁ።

18፤ በመጀመሪያውም ወር በአሥራ አራተኛው ቀን በመሸ ጊዜ ከወሩም እስከ ሀያ አንድ ቀን በመሸ ጊዜ የቂጣ እንጀራ ትበላላችሁ።

19፤ ሰባት ቀን በቤታችሁ እርሾ አይገኝ፤ እርሾ ያለበትንም እንጀራ የሚበላ ነፍስ፤ ከመጻተኛው ጀምሮ እስከ አገር ልጁ ድረስ፤ ከእስራኤል ማኅበር ተለይቶ ይጥፋ።

20፤ እርሾ ያለበትን ምንም አትበሉ። በቤቶቻችሁም ሁሉ ውስጥ ቂጣ እንጀራ ብሉ።

21፤ ሙሴም የእስራኤልን ሽማግሌዎች ጠርቶ አላቸው። በየቤታችሁ ጠበት ምረጡ። ወስዳችሁም ለፋሲካ እረዱት።

22፤ ከሂሶኦ ቅጠልም ጭብጥ ውስዳ። በዕቃ ውስጥ ባለውም ደም ንክሩት። በዕቃውም ውስጥ ካለው ደም ሁለቱን መቃኖችና ጉቡን እርጨ። ከእናንተም አንድ ሰው ከቤቱ ደጅ እስኪነጋ ድረስ አይውጣ።

23፤ እግዚአብሔር ግብፃውያንን ይመታ ዘንድ ያልፋልና፤ ደሙንም በጉቡና በሁለቱ መቃኖች ላይ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር በደጁ ላይ ያልፋል። አጥፊውም ይመታችሁ ዘንድ ወደ ቤታችሁ እንዲገባ አይተውም።

24፤ ለእናንተ ለልጆቻችሁም ለዘላለም ሥርዓት አድርጋችሁ ይህችን ነገር ጠብቁ።

25፤ እንዲህም ይሆናል፤ እግዚአብሔር እንደ ተናገረ ወደ ሚሰጣችሁ አገር በገባችሁ ጊዜ ይህን አምልኮ ጠብቁት።

26፤ እንዲህም ይሆናል፤ ልጆቻችሁ። ይህ አምልኮ ለእናንተ ምንድር ነው?

27፤ ባሉአችሁ ጊዜ፤ እናንተ። በግብፅ አገር በእስራኤል ልጆች ቤቶች ላይ አልፎ ግብፃውያንን በመታ ጊዜ፤ ቤቶቻችንን ያዳነ የእግዚአብሔር የማለፉ መሥዋዕት ይህች ናት ትሉአቸዋላችሁ።

28፤ ሕዝቡም ተጎነበሰ ሰገደም። የእስራኤልም ልጆች ሄዱ። እንዲሁም አደረጉ፤ እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን እንዳዘዘ እንዲሁ አደረጉ።

29፤ እንዲህም ሆነ፤ እኩል ሌሊት በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር፤ በዙፋን ከተቀመጠው ከፈርዖን በኩር ጀምሮ በግዞት እስካሉት እስከ ምርኮኞቹ በኩር ድረስ፤ የግብፃውያንን በግብፅ ምድር የተገኘውን በኩር ሁሉ፤ የእንስሳውንም በኩሮች ሁሉ መታ።

30፤ ፈርዖንም ባሪያዎቹም ሁሉ ግብፃውያንም ሁሉ በሌሊት ተነሡ፤ የሞተ የሌለበት ቤት አልነበረምና በግብፅ ምድር ታላቅ ልቅሶ ሆነ።

31፤ ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን በሌሊት ጠርቶ። እናንተ የእስራኤልም ልጆች ተነሡ፤ ከሕዝቤ መካከል ውጡ፤ ሂዱም፤ እንዳላችሁም እግዚአብሔርን አገልግሉ፤

32፤ እንዳላችሁም መንጎቻችሁንና ከብቶቻችሁን ውሱዱ፤ ሂዱም፤ እኔንም ደግሞ ባርኩኝ አለ።

33፤ ግብፃውያንም ፈጥነው ከምድሩ ይወጡ ዘንድ ሕዝቡን ያስቸገሉአቸው ነበር። ሁላችን እንሞታለን ብለዋልና።

34፤ ሕዝቡም ሊጡን ሳይበካ ተሸከሙ፤ ቡሃቃውንም በልብሳቸው ጠቅልለው በትከሻቸው ተሸከሙት።

35፤ የእስራኤልም ልጆች ሙሴ እንዳዘዘ አደረጉ፤ ከግብፃውያንም የብርንፍ የወርቅን ዕቃ ልብስንም ለመኑ።

36፤ እግዚአብሔርም ለሕዝቡ በግብፃውያን ፊት የፈለጉትን እንዲሰጡአቸው ሞገስን ሰጠ። እነርሱም ግብፃውያንን በዘበዙ።

37፤ የእስራኤልም ልጆች ከራምሴ ተነሥተው ወደ ሱኮት ሄዱ፤ ከሕፃናቱም ሌላ ስድስት መቶ ሺህ ሰው የሚያህል እግረኛ ነበረ።

38፤ ደግሞም ሌላ ብዙ ድብልቅ ሕዝብ መንጎችና ላሞችም እጅግ ብዙም ከብቶች ከእነርሱ ጋር ወጡ።

39፤ ከግብፅም ከእነርሱ ጋር ያወጡትን ሊጥ ጋገሩ፤ አልቦካም ነበርና ቂጣ እንጎቻ አደረጉት፤ ግብፃውያን በመውጣት ስላስቸኩሉአቸው ይቁዩ ዘንድ አልተቻላቸውም፤ ስንቅም አላሰናዱም ነበር። 40፤ የእስራኤልም ልጆች በግብፅ ምድር የተቀመጡት ዘመን አራት መቶ ሠላሳ ዓመት ነው።

41፤ እንዲህም ሆነ፤ አራት መቶ ሠላሳ ዓመት ከተፈጸመ በኋላ በዚያ ቀን የእግዚአብሔር ሠራዊት ሁሉ ከግብፅ ምድር ወጣ።

42፤ ይህች ሌሊት ከግብፅ ምድር ስላወጣቸው ለእግዚአብሔር የተጠበቀች ናት፤ ይህች ሌሊት በእስራኤል ልጆች ሁሉ ዘንድ እስከ ልጅ ልጃቸው ድረስ ለእግዚአብሔር የተጠበቀች ናት።

43፤ እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን አለ። ይህ የፋሲካ ሕግ ነው፤ ከእርሱ እንግዳ ሰው አይብላ።

44፤ ቡብር የተገዛ ባሪያ ቢኖር ከተገረዘ በኋላ ከእርሱ ይብላ።

45፤ መጻተኛና ሞያተኛ ግን ከእርሱ አይብሉ።

46፤ በአንድ ቤትም ይብላ፤ ከሥጋውም አንዳች ከቤት ወደ ሜዳ አታውጡ፤ አጥንትም አትስበሩበት።

47፤ የእስራኤልም ጉባኤ ሁሉ ያድርጉት።

48፤ እንግዳ ሰውም በመካከላችሁ ቢቀመጥ ለእግዚአብሔርም ፋሲካን ሊያደርግ ቢወድድ፤ አስቀድሞ ወንድ ሁሉ ይገረዝ፤ ከዚያም ወዲያ ይቅረብ ያድርግም፤ እንደ አገር ልጅም ይሆናል፤ ያልተገረዘ ሁሉ ግን ከእርሱ አይብላ።

49፤ ለአገር ልጅ በእናንተ መካከልም ለሚቀመጡ እንግዶች አንድ ሥርዓት ይሆናል።

50፤ የእስራኤልም ልጆች ሁሉ እንዲህ አደረጉ፤ እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን እንዳዘዘ እንዲሁ አደረጉ።

51፤ በዚያም ቀን እግዚአብሔር የእስራኤልን ልጆች ከሠራዊታቸው ጋር ከግብፅ ምድር አወጣ።

**ምዕራፍ 13።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።

2፤ በእስራኤል ልጆች ዘንድ ከሰውም ከእንስሳም ማሕፀንን የሚከፈት በኩር ሁሉ ለእኔ ቀድሰልኝ፤ የእኔ ነው።

3፤ ሙሴም ሕዝቡን አለ። ከባርነት ቤት ከግብፅ የወጣችሁበትን ይህን ቀን አስቡ። እግዚአብሔር ከዚህ ቦታ በብርቱ እጅ አውጥቶአችኋልና፤ ስለዚህ የቦካ እንጀራ አትብሉ።

4፤ እናንተ ዛሬ በአቢብ ወር ወጥታችኋል።

5፤ እግዚአብሔርም ለእንተ ይሰጣት ዘንድ ለአባቶችህ ወደ ማለላቸው፣ ወተትና ማር ወደምታፈስስ ምድር፣ ወደ ከነዓናውያን ወደ ኬጢያውያንም ወደ አሞራውያንም ወደ ኤዊያውያንም ወደ ኢያቡሳውያንም ምድር ባገባህ ጊዜ ይህችን አምልኮ በዚህ ወር ታደርጋለህ።

6፤ ሰባት ቀን ቁጣ እንጀራ ትበላለህ። በሰባተኛውም ቀን ለእግዚአብሔር በዓል ይሆናል።

7፤ ሰባት ቀንም ሙሉ ቁጣ እንጀራ ትበላለህ። በአንተም ዘንድ እርሾ ያለበት እንጀራ አይታይ። በድንበርህም ሁሉ እርሾ አይታይ።

8፤ በዚያም ቀን። ከግብፅ በወጣሁ ጊዜ እግዚአብሔር ስላደረገልኝ ነው ስትል ለልጅህ ትነግረዋለህ።

9፤ እግዚአብሔር በብርቱ እጅ ከግብፅ አውጥቶሃልና የእግዚአብሔር ሕግ በአፍህ ይሆን ዘንድ በእጅህ እንደ ምልክት በዓይኖችህም መካከል እንደ መታሰቢያ ይሁንልህ።

10፤ በዓመት በዓመት በወራቱ ይህችን ሥርዓት ጠብቃት።

11፤ እግዚአብሔርም ለእንተ ለአባቶችህም እንደ ማለ ወደ ከነዓናውያን ምድር ባገባህ ጊዜ፣ እርስዎንም በሰጠህ ጊዜ፣

12፤ ማሕፀንን የሚከፍተውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ለይ፤ ከሚሆንልህ ከብት ሁሉ ተባት ሆኖ አስቀድሞ የተወለደው ለእግዚአብሔር ይሆናል።

13፤ የአህያውን በኩር በጠቦት ትዋጀዋለህ። ባትዋጀውም አንገቱን ትሰብረዋለህ፤ የሰውንም በኩር ሁሉ ከልጆችህ መካከል ትዋጀዋለህ።

14፤ እንዲህም ይሆናል፤ በሚመጣው ጊዜ ልጅህ። ይህ ምንድን ነው? ብሎ በጠየቀህ ጊዜ እንዲህ ትለዋለህ። እግዚአብሔር በብርቱ እጅ ከባርነት ቤት ከግብፅ ምድር አወጣን፤

15፤ ፈርዖንም እንዳይሰድድን ልቡን ባጸና ጊዜ እግዚአብሔር ከሰው በኩር ጀምሮ እስከ እንስሳ በኩር ድረስ በግብፅ ምድር ያለውን በኩር ሁሉ ገደለ፤ ስለዚህ ወንድ ሆኖ ማሕፀንን የከፈተውን ሁሉ ለእግዚአብሔር አሰጥቶ፤ ነገር ግን የልጆቹን በኩር ሁሉ አዋጃለሁ።

16፤ እግዚአብሔርም በብርቱ እጅ ከግብፅ አውጥቶናልና በእጅህ እንደ ምልክት፤ በዓይኖችህም መካከል እንደ ተንጠለጠለ ነገር ይሁንልህ።

17፤ እንዲህም ሆነ፤ ፈርዖን ሕዝቡን በለቀቀ ጊዜ፤ ምንም ቅርብ ቢሆን እግዚአብሔር በፍልስጥኤማውያን ምድር መንገድ አልመራቸውም፤ እግዚአብሔር። ሕዝቡ ሰልፉን ባየ ጊዜ እንዳይጸጽተው ወደ ግብፅም እንዳይመለስ ብሎአልና።

18፤ ነገር ግን እግዚአብሔር ሕዝቡን በዙሪያ መንገድ በኤርትራ ባሕር ባለችው ምድረ በዳ መራቸው። የእስራኤልም ልጆች ከግብፅ ምድር ተሰልፈው ወጡ።

19፤ የሴፍም። እግዚአብሔር ሳይጎበኛችሁ አይቀርም፤ አጥንቶቼንም ከዚህ ከእናንተ ጋር ታወጣላችሁ ብሎ የእስራኤልን ልጆች አምሎአቸው ነበርና ሙሴ የእርሱን አጥንቶች ከእርሱ ጋር ወሰደ።

20፤ ከሱኮትም ተጓዙ፤ በምድረ በዳውም ዳር በኤታም ሰፈሩ።

21፤ በቀንና በሌሊትም ይሄዱ ዘንድ፤ መንገድ ሊያሳያቸው ቀን በደመና ዓምድ፤ ሊያበራላቸውም ሌሊት በእሳት ዓምድ እግዚአብሔር በፊታቸው ሄደ።

22፤ የደመና ዓምድ በቀን፤ የእሳት ዓምድ በሌሊት ከሕዝቡ ፊት ከቶ ፈቀቅ አላለም።

**ምዕራፍ 14።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።

2፤ ተመልሰው በሚግዶልና በባሕር መካከል፤ በበአልዛፎንም ፊት ለፊት ባለው በፊሀሒሮት ፊት እንዲሰፍሩ ለእስራኤል ልጆች ተናገር፤ ከእርሱም አጠገብ በባሕር ዳር ትሰፍራላችሁ።

3፤ ፈርዖንም ስለ እስራኤል ልጆች። በምድር ይቅበዘበዛሉ፤ ምድረ በዳም ዘጋቻቸው ይላል።

4፤ እኔም የፈርዖንን ልብ አጸናለሁ፤ እርሱም ያባርራቸዋል፤ በፈርዖንና በሠራዊቱም ሁሉ ላይ ክብር አገኛለሁ፤ ግብፃውያንም እኔ እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ ያውቃሉ። እነርሱም እንዲሁ አደረጉ።

5፤ ሕዝቡም እንደ ኩበለሉ ለግብፅ ንጉሥ ነገሩት፤ የፈርዖንና የባሪያዎቹም ልብ በሕዝቡ ላይ ተለወጠና። እንዳይገዛልን እስራኤልን የለቀቅነው ምን አድርገናል? አሉ።

6፤ ሰረገላውንም አሰናዳ፤ ሕዝቡንም ከእርሱ ጋር ወሰደ፤

7፤ ስድስት መቶ የተመረጡ ሰረገሎችንም፤ የግብፅንም ፈረሶች ሁሉ፤ በእያንዳንዱም ሰረገላ ሁሉ ላይ ሦስተኞችን ወሰደ።

8፤ እግዚአብሔርም የግብፅን ንጉሥ የፈርዖንን ልብ አጸና፤ እርሱም የእስራኤልን ልጆች አሳደደ፤ የእስራኤልም ልጆች ከፍ ባለች እጅ ወጡ።

9፤ ግብፃውያንም የፈርዖን ፈረሶች ስረገሎቹም ፈረሰኞቹም ሠራዊቱም ሁሉ፤ አሳደዱአቸው፤ በባሕሩ ዳር በበአልዛፎን ፊት ለፊት ባለው በፊህሲርት አጠገብ ሰፍረው አገኙአቸው።

10፤ ፈርዖንም በቀረበ ጊዜ የእስራኤል ልጆች ዓይናቸውን አነሡ፤ እነሆም ግብፃውያን በኋላቸው ገሥግስው ነበር፤ የእስራኤልም ልጆች እጅግ ፈሩ፤ ወደ እግዚአብሔርም ጮኹ።

11፤ ሙሴንም። በግብፅ መቃብር ስላልኖረ በምድረ በዳ እንሞት ዘንድ አወጣኸንን? ከግብፅ ታወጣን ዘንድ ይህ ያደረግሁብን ምንድር ነው?

12፤ በምድረ በዳ ከምንሞት ብንገዛላቸው ይሻላልና። ተወን፤ ለግብፃውያን እንገዛ ብለን በግብፅ ሳለን ያልንህ ቃል ይህ አይደለምን? አሉት።

13፤ ሙሴም ለሕዝቡ። አትፍሩ፤ ዛሬ የምታዩአቸውን ግብፃውያንን ለዘላለም አታዩአቸውምና ቁሙ፤ ዛሬ ለእናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ።

14፤ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፤ እናንተም ዝም ትላላችሁ አላቸው።

15፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። ለምን ትጮኹብኛለህ? እንዲጓዙ ለእስራኤል ልጆች ንገር።

16፤ አንተም በትርህን አንሣ፤ እጅህንም በባሕሩ ላይ ዘርጋ፤ ከፈለውም፤ የእስራኤልም ልጆች በባሕሩ ውስጥ በየብስ ያልፋሉ።

17፤ እነሆም እኔ የግብፃውያንን ልብ አጸናለሁ፤ በኋላቸውም ይገባሉ፤ በፈርዖንና በሠራዊቱም ሁሉ በሰረገሎቹም በፈረሰኞቹም ላይ ከብር አገኛለሁ።

18፤ ግብፃውያንም በፈርዖንና በሰረገሎቹ በፈረሰኞቹም ላይ ከብር ባገኙ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ ያውቃሉ።

19፤ በእስራኤልም ሠራዊት ፊት ይሄድ የነበረው የእግዚአብሔር መልአክ ፈቀቅ ብሎ በኋላቸው ሄደ፤ የደመናውም ዓምድ ከፊታቸው ፈቀቅ ብሎ በኋላቸው ቆመ፤

20፤ በግብፃውያን ሰፈርና በእስራኤል ሰፈር መካከልም ገባ፤ በዚያም ደመናና ጨለማ ነበረ፤ በዚህ በኩል ግን ሌሊቱን አበራ፤ ሌሊቱንም ሁሉ እርስ በእርሳቸው አልተቃረቡም።

21፤ ሙሴም በባሕሩ ላይ እጁን ዘረጋ፤ እግዚአብሔርም ሌሊቱን ሁሉ ጽኑ የምሥራቅ ነፋስ አምጥቶ ባሕሩን አስወገደው፤ ባሕሩንም አደረቀው፤ ውኃውም ተከፈለ።

22፤ የእስራኤልም ልጆች በባሕሩ መካከል በየብስ ገቡ፤ ውኃውም በቀኛቸውና በግራቸው እንደ ግድግዳ ሆነላቸው።

23፤ ግብፃውያንም፤ የፈርዖን ፈረሶችና ስረገሎች ፈረሰኞቹም ሁሉ፤ እያሳደዱ በኋላቸው ወደ ባሕር መካከል ገቡ።

24፤ ንጋትም በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር በእሳትና በደመና ዓምድ ሆኖ የግብፃውያንን ሠራዊት ተመለከተ፤ የግብፃውያንንም ሠራዊት አወከ። 25፤ የሰረገሎቹንም መንኲራኩር አሰረ፤ ወደ ጭንቅም አገባቸው፤ ግብፃውያንም። እግዚአብሔር በግብፃውያን ላይ ይዋጋላቸዋልና ከእስራኤል ፊት እንሸሽ አሉ።

26፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። እጅህን በባሕሩ ላይ ዘርጋ፤ ውኃውም በግብፃውያን በሰረገሎቻቸውም በፈረሰኞቻቸውም ላይ ይመለስ አለው።

27፤ ሙሴም እጁን በባሕሩ ላይ ዘርጋ፤ ባሕሩም ማለዳ ወደ መፍሰሱ ተመለሰ፤ ግብፃውያንም ከእርሱ ሸሹ፤ እግዚአብሔርም ግብፃውያንን በባሕሩ መካከል ጣላቸው።

28፤ ውኃውም ተመልሶ በኃላቸው ወደ ባሕር የገቡትን ሰረገሎችን ፈረሰኞችንም የፈርዖንንም ሠራዊት ሁሉ ከደነ፤ ከእነርሱም አንድ ስንኳ አልቀረም።

29፤ የእስራኤል ልጆች ግን በባሕሩ ውስጥ በየብስ ሄዱ፤ ውኆችም በቀኛቸውና በግራቸው እንደ ግድግዳ ሆኑላቸው።

30፤ እግዚአብሔር በዚያን ቀን እስራኤልን እንደዚህ ከግብፃውያን እጅ አዳነ፤ እስራኤልም የግብፃውያንን ሬሳ በባሕር ዳር አዩ።

31፤ እስራኤልም እግዚአብሔር በግብፃውያን ላይ ያደረጋትን ታላቂቱን እጅ አዩ፤ ሕዝቡም እግዚአብሔርን ፈሩ፤ በእግዚአብሔርም በባሪያውም በሙሴ አመኑ።

**ምዕራፍ 15።**

1፤ በዚያም ጊዜ ሙሴና የእስራኤል ልጆች ይህንን መዝሙር ለእግዚአብሔር ዘመሩ፤ እንዲህም ብለው ተናገሩ። በክብር ከፍ ከፍ ብሎአልና ለእግዚአብሔር እዘምራለሁ፤ ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባሕር ጣለ።

2፤ ጉልበቴ ዝማሬዬም እግዚአብሔር ነው።

መድኃኒቴም ሆነልኝ፤

ይህ አምላኬ ነው አመሰግነውማለሁ። የአባቴ አምላክ ነው ከፍ ከፍም አደርገዋለሁ።

3፤ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ስሙም እግዚአብሔር ነው።

4፤ የፈርዖንን ሰረገሎች ሠራዊቱንም በባሕር ጣላቸው፤

የተመረጡት ሦስተኞች በኤርትራ ባሕር ሰጠሙ።

5፤ ቀላያትም ከደኑአቸው፤

ወደ ባሕር ጥልቀት እንደ ድንጋይ ሰጠሙ።

6፤ አቤቱ፣ ቀኝህ በኃይል ከበረ፤

አቤቱ፣ ቀኝህ ጠላቱን አደቀቀ።

7፤ በክብርህም ብዛት የተነሡብህን አጠፋህ፤

ቀላጣህን ሰድደህ፤ እንደ ገለባም በላቸው።

8፤ በአፍንጫህ እስትንፋስ ውኆች ተከመሩ።

ፈሳሾቹም እንደ ክምር ቆሙ፤

ሞገዱም በባሕር ውስጥ ረጋ።

9፤ ጠላትም። አሳድጄ እይዛቸዋለሁ።

ምርኮም እካፈላለሁ። ነፍሴም ትጠግባቸዋለች፤ ሰይፌንም እመዝዛለሁ። እጄም ታጠፋቸዋለች አለ።

10፤ ነፋስህን አነፈስህ። ባሕርም ከደናቸው፤

በኃይለኞች ውኆችም እንደ አረር ሰጠሙ።

11፤ አቤቱ። በአማልክት መካከል እንደ አንተ ያለ ማን ነው?

በምስጋና የተፈራህ። ድንቅንም የምታደርግ።

በቅድስና የከበረ እንደ አንተ ያለ ማን ነው?

12፤ ቀኝህን ዘረጋህ። ምድርም ዋጠቻቸው።

13፤ በቸርነትህ የተቤዠሃቸውን ሕዝብህን መራህ፤

በኃይልህ ወደ ቅዱስ ማደሪያህ አገባሃቸው።

14፤ አሕዛብ ሰሙ። ተንቀጠቀጡም፤

በፍልስጥኤም የሚኖሩትን ምጥ ያዛቸው።

15፤ የዚያን ጊዜ የኤዶም አለቆች ደነገጡ፤ የሞክብን ኃያላን መንቀጥቀጥ ያዛቸው፤ በከነዓን የሚኖሩ ሁሉ ቀለጡ።

16፤ አቤቱ። ሕዝብህ እስኪያልፍ ድረስ። የተቤዠኸው ሕዝብ እስኪያልፍ ድረስ። ፍርሃትና ድንጋጤ ወደቀባቸው፤ በከንድህ ብርታት እንደ ድንጋይ ዝም አሉ።

17፤ አቤቱ። አንተ ታስገባቸዋለህ። በርስትህ ተራራም ትተክላቸዋለህ። አቤቱ። ለማደሪያህ ባደረግኸው ስፍራ። አቤቱ። እጆቻህ ባዘጋጁት መቅደስ።

18፤ እግዚአብሔር ለዘላለሙ እስከ ፍጻሜ ይነግሣል።

19፤ የፈርዖን ፈረሶች ከሰረገሎቹ ከፈረሰኞቹም ጋር ወደ ባሕር ገቡ። እግዚአብሔርም የባሕሩን ውኆች መለሰባቸው፤ የእስራኤል ልጆች ግን በባሕሩ መካከል በየብስ ሄዱ።

20፤ የአሮን እናት ነቢይቱ ማሪያምም ከበሮ በእጅዋ ወሰደች፤ ሴቶችም ሁሉ በከበሮና በዘፈን በኃላዋ ወጡ።

21፤ ማርያምም እየዘመረች መለሰችላቸው። በክብር ከፍ ከፍ ብሎአልና ለእግዚአብሔር ዘምሩ፤ ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባሕር ጣለ።

22፤ ሙሴም እስራኤልን ከኤርትራ ባሕር አስጓዘ፤ ወደ ሱርም ምድረ በዳ ወጡ፤ በምድረ በዳም ሦስት ቀን ሄዱ፤ ውኃም አላገኙም።

23፤ ወደ ማራም በመጡ ጊዜ የማራ ውኃ መራራ ነበረና ሊጠጡ አልቻሉም፤ ስለዚህ የዚያ ስፍራ ስም ማራ ተብሎ ተጠራ።

24፤ ሕዝቡም። ምን እንጠጣለን? ብለው በሙሴ ላይ አንጎራጎሩ።

25፤ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፤ እግዚአብሔርም እንጨትን አሳየው፤ በውኃውም ላይ ጣለው፤ ውኃውም ጣፈጠ። በዚያም ሥርዓትንና ፍርድን አደረገላቸው፤ በዚያም ፈተናቸው፤

26፤ እርሱም። አንተ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀህ ብትሰማ፤ በፊቱም የሚበጀውን ብታደርግ፤ ትእዛዙንም ብታደምጥ፤ ሥርዓቱንም ሁሉ ብትጠብቅ፤ በግብዓቶቹን ላይ ያመጣሁትን በሽታ አላደርሱብህም፤ እኔ ፈዋሽህ እግዚአብሔር ነኝና አለ።

27፤ እነርሱም ወደ ኤሊም መጡ፤ በዚያም አሥራ ሁለት የውኃ ምንጮችና ሰባ የዘንባባ ዛፎች ነበሩባት፤ በዚያም በውኃው አጠገብ ሰፈሩ።

**ምዕራፍ 16።**

1፤ ከኤሊምም ተጓዙ፤ የእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ ከግብፅ አገር ከወጡ በኋላ በሁለተኛው ወር ከወሩም በአሥራ አምስተኛው ቀን በኤሊምና በሲና መካከል ወዳለችው ወደ ሲን ምድረ በዳ መጡ።

2፤ የእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ በምድረ በዳ በሙሴና በአሮን ላይ አንጎራጎሩ።

3፤ የእስራኤልም ልጆች። ይህን ጉባኤ ሁሉ በራብ ልትገድሉ እኛን ወደዚች ምድረ በዳ አውጥታችኋል፤ በሥጋው ምንቸት አጠገብ ተቀምጠን እንጀራ ስንበላ ስንጠግብ ሳለን በግብፅ ምድር በእግዚአብሔር እጅ ምነው በሞትን! አሉአቸው።

4፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። በሕጌ ይሄዱ ወይም አይሄዱ እንደሆነ እኔ እንድፈትናቸው፤ እነሆ ከሰማይ እንጀራን አዘንብላችኋለሁ፤ ሕዝቡም ወጥተው ለዕለት ለዕለት የሚበቃቸውን ይልቀሙ።

5፤ እንዲህም ይሆናል፤ በስድስተኛው ቀን ያመጡትን ያዘጋጁ፤ ዕለት ዕለትም ከሚለቅሙት ይልቅ ሁለት እጥፍ ይሁን አለው።

6፤ ሙሴና አሮንም ለእስራኤል ልጆች ሁሉ። እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር እንዳወጣችሁ ማታ ታውቃላችሁ፤

7፤ የእግዚአብሔርንም ክብር ጥዋት ታያላችሁ፤ በእግዚአብሔር ላይ ያንጎራጎራችሁትን ሰምቶአልና በእኛም ላይ የምታንጎራጎሩ እኛ ምንድር ነን? አሉ።

8፤ ሙሴም። እግዚአብሔር ያንጎራጎራችሁበትን ማንጎራጎራችሁን ሰምቶአልና በመሸ ጊዜ ትበሉ ዘንድ ሥጋን፤ ማልዶም ትጠግቡ ዘንድ እንጀራን እግዚአብሔር ይሰጣችኋል፤ እኛም ምንድር ነን? ማንጎራጎራችሁ በእግዚአብሔር ላይ ነው እንጂ በእኛ አይደለም አለ።

9፤ ሙሴም አርገን። ለእስራኤል ልጆች ማኅበር ሁሉ። ማንጎራጎራችሁን ሰምቶአልና ወደ እግዚአብሔር ፊት ቅረቡ በል አለው።

10፤ እንዲህም ሆነ፤ አርጎ ለእስራኤል ልጆች ማኅበር ሁሉ በተናገረ ጊዜ ወደ ምድረ በዳ ፊታቸውን አቀኑ፤ እነሆም የእግዚአብሔር ክብር በደመናው ታየ።

11፤12፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። የእስራኤልን ልጆች ማንጎራጎር ሰማሁ። ወደ ማታ ሥጋን ትበላላችሁ፤ ማለዳም እንጀራን ትጠግባላችሁ፤ እኔም እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደ ሆንሁ ታውቃላችሁ በላቸው።

13፤ እንዲህም ሆነ፤ በመሸ ጊዜ ድርጭቶች መጡ፤ ሰፈሩንም ከደኑት፤ ማለዳም በሰፈሩ ዙሪያ ጠል ወድቆ ነበር።

14፤ የወደቀውም ጠል ባለፈ ጊዜ፤ እነሆ በመሬት ላይ እንደ ደቃቅ ውርጭ ሆኖ ቅርፊት የሚመስል ደቃቅ ነገር በምድረ በዳ ታየ።

15፤ የእስራኤልም ልጆች ባዩት ጊዜ ያ ምን እንደ ሆነ አላወቁምና እርስ በእርሳቸው። ይህ ምንድር ነው? ተባባሉ። ሙሴም። ትበሉት ዘንድ እግዚአብሔር የሰጣችሁ እንጀራ ነው።

16፤ እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ይህ ነው። እያንዳንዱ የሚበላውን ያህል ይልቀም፤ በድካኑ ባሉት ነፍሶች ቍጥር ለአንድ ሰው አንድ ጎሞር ውሰዱ አላቸው።

17፤ የእስራኤልም ልጆች እንዲሁ አደረጉ፤ አንዱ አብዝቶ አንዱም አሳንሶ ለቀመ።

18፤ በጎሞርም በሰፈሩት ጊዜ እጅግ ለለቀመ አልተረፈውም ጥቂትም ለለቀመ አልጎደለበትም፤ ሁሉ እያንዳንዱ የሚበላውን ያህል ለቀመ።

19፤ ሙሴም። ማንም ከእርሱ አንዳች ለነገ አያስቀር አላቸው።

20፤ ነገር ግን ሙሴን አልሰሙትም፤ አንዳንድ ሰዎችም ከእርሱ ለነገ አስቀሩ፤ እርሱም ተላ ሸተተም፤ ሙሴም ተቈጣቸው።

21፤ ሰውም ሁሉ ዕለት ዕለት የሚበላውን ያህል በጥዋት ለቀመ፤ ፀሐይም በተከሰ ጊዜ ቀለጠ።

22፤ እንዲህም ሆነ፤ በስድስተኛው ቀን ሁለት እጥፍ አድርገው እያንዳንዳቸው ሁለት ጎሞር እንጀራ ለቀሙ፤ የማኅበሩም አለቆች ሁሉ መጥተው ለሙሴ ነገሩት።

23፤ እርሱም። እግዚአብሔር የተናገረው ይህ ነው። ነገ ዕረፍት፤ ለእግዚአብሔርም የተቀደሰ ሰንበት ነው፤ የምትጋግሩትን ጋግሩ፤ የምትቀቅሉትንም ቀቅሉ፤ የተረፈውን ሁሉ ለነገ እንዲጠበቅ አኑሩት አላቸው።

24፤ ሙሴም እንዳዘዘ ለነገ አኖሩት፤ አልሸተተም፤ ትልም አልሆነበትም።

25፤ ሙሴም። የእግዚአብሔር ሰንበት ዛሬ ነውና ብሉት፤ ዛሬ በሜዳ አታገኙትም።

26፤ ስድስት ቀን ልቀሙት፤ ሰባተኛው ቀን ግን ሰንበት ነው፤ በእርሱ አይገኝም አለ።

27፤ በሰባተኛውም ቀን እንዲህ ሆነ፤ ከሕዝቡ አንዳንድ ሰዎች ሊለቅሙ ወጡ፤ ምንምን አላገኙም።

28፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። ትእዛዞቹንና ሕጎቹን ለመጠበቅ እስከ መቼ እንቢ ትላላችሁ?

29፤ እግዚአብሔር ሰንበትን እንደ ሰጣችሁ እየ፤ ስለዚህ በስድስተኛው ቀን የሁለት ቀን እንጀራ ሰጣችሁ፤ ሰው ሁሉ በስፍራው ይቀመጥ፣ በሰባተኛው ቀን ማንም ከስፍራው አይሂድ አለው።

30፤ ሕዝቡም በሰባተኛው ቀን ዐረፈ።

31፤ የእስራኤልም ወገን ስሙን መናብሰው ጠሩት፤ እርሱም እንደ ድንብላል ዘር ነጭ ነው፤ ጣዕምም እንደ ማር ቂጣ ነው።

32፤ ሙሴም። እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ይህ ነው። ከግብፅ ምድር ባወጣችሁ ጊዜ በምድረ በዳ ያበላላችሁን እንጀራ ያዩ ዘንድ ከእርሱ አንድ ጎሞር ሙሉ ለልጅ ልጆቻችሁ ይጠበቅ አለ።

33፤ ሙሴም አሮንን። አንድ ማድጋ ወስደህ ጎሞር ሙሉ መና አግባበት፣ ለልጅ ልጆችሁም ይጠበቅ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት አኑረው አለው።

34፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው እንዲሁ ይጠበቅ ዘንድ አሮን በምስክሩ ፊት አኖረው።

35፤ የእስራኤልም ልጆች ወደሚኖሩባት ምድር እስኪመጡ ድረስ አርባ ዓመት መና በሉ፤ ወደ ከነዓን ምድር ድንበር እስኪመጡ ድረስ መና በሉ።

36፤ ጎሞርም የኢፍ መስፈሪያ አሥረኛ ክፍል ነው።

**ምዕራፍ 17።**

1፤ የእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ እግዚአብሔር እንዳዘዘ ከሲን ምድረ በዳ ሊጓዙ ተነሡ። በራፊዲምም ሰፈሩ፤ ሕዝቡም ይጠጡ ዘንድ ውኃ አልነበረም።

2፤ ሕዝቡም ሙሴን ተጣሉት። የምንጠጣውን ውኃ ስጠን አሉት። ሙሴም። ለምን ተጣሉኛላችሁ? እግዚአብሔርን ለምን ትፈታተናላችሁ? አላቸው።

3፤ ሕዝቡም በዚያ ስፍራ ውኃ ተጠሙ። እኛንና ልጆቻችንን ከብዮቻችንንም በጥማት ልትገድል ለምን ከግብፅ አወጣኸን? ሲሉ በሙሴ ላይ አንጎራጎሩ።

4፤ ሙሴም። ሊወግሩኝ ቀርበዋልና በዚህ ሕዝብ ምን ላድርግ? ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ።

5፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። በሕዝቡ ፊት እለፍ። ከእስራኤልም ሽማግሌዎች ከአንተ ጋር ውሰድ፤ ወንዙንም የመታህባትን በትር በእጅህ ይዘሃት ሂድ።

6፤ እነሆ እኔ በዚያ በኩል በዓለት ላይ በፊትህ እቆማለሁ፤ ዓለቱንም ትመታለህ። ሕዝቡም ይጠጣ ዘንድ ከእርሱ ውኃ ይወጣል አለው። ሙሴም በእስራኤል ሽማግሌዎች ፊት እንዲሁ አደረገ።

7፤ ስለ እስራኤልም ልጆች ክርክር። እግዚአብሔር በመካከላችን ነውን ወይስ አይደለም? ሲሉ እግዚአብሔርን ስለተፈታተኑት የዚያን ስፍራ ስም ማሳህ፣ ደግሞም መሪባ ብሎ ጠራው።

8፤ አማሌቅም መጥቶ ከእስራኤል ጋር በራፊዲም ተዋጋ።

9፤ ሙሴም ኢያሱን። ጉልማሶችን ምረጥልን፤ ወጥተህም ከአማሌቅ ጋር ተዋጋ፤ እኔ ነገ የእግዚአብሔርን በትር በእጄ ይገዡ በኮረብታው ራስ ላይ እቆማለሁ አለው።

10፤ ኢያሱም ሙሴ እንዳለው አደረገ፤ ከአማሌቅም ጋር ተዋጋ፤ ሙሴና አሮንም ሐርም ወደ ኮረብታው ራስ ወጡ።

11፤ እንዲህም ሆነ፤ ሙሴ እጁን ባነሣ ጊዜ እስራኤል ድል ያደርግ ነበር፤ እጁንም ባወረደ ጊዜ አማሌቅ ድል ያደርግ ነበር።

12፤ የሙሴ እጆች ግን ከብደው ነበር፤ ድንጋይም ወሰዱ፤ በቦታቸው አኖሩ፤ እርሱም ተቀመጠበት፤ አሮንና ሐርም አንዱ በዚህ አንዱ በዚያ ሆነው እጆቹን ይደግፉ ነበር፤ ፀሐይም እስከትገባ ድረስ እጆቹ ጠነከሩ።

13፤ ኢያሱም አማሌቅንና ሕዝቡን በሰይፍ ስለት አሸነፈ።

14፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች ጨርሼ እደመስሳለሁና ይህን ለመታሰቢያ በመጽሐፍ ጻፈው፤ በኢያሱም ጆሮ ተናገር አለው።

15፤ ሙሴም መሠዊያ ሠራ፤ ስሙንም ይህዌህ ንሲ ብሎ ጠራው፤

16፤ እርሱም። እጁን በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ ስለጫነ የእግዚአብሔር ሰልፍ በአማሌቅ ላይ ለልጅ ልጅ ይሁን አለ።

**ምዕራፍ 18።**

1፤ የምድያምም ካህን የሙሴ አማት ዮቶር እግዚአብሔር ለሙሴና ለሕዝቡ ለእስራኤል ያደረገውን ሁሉ፤ እግዚአብሔርም እስራኤልን ከግብፅ እንዳወጣ ሰማ።

2፤ በዚያን ጊዜ የሙሴ አማት ዮቶር መልሶአት የነበረውን የሙሴን ሚስት ሲፓራን ሁለቱንም ልጆቿን ወሰደ።

3፤ ከእነርሱ የአንደኛው ስም ጌርሳም ነበረ፤ አባቱ። በሌላ አገር ስደተኛ ነበርሁ ብሎአልና፤

4፤ የሁለተኛውም ስም አልዓዛር ነበረ። የአባቱ አምላክ ረዳኝ፤ ከፈርዖንም ሰይፍ አዳነኝ ብሎአልና።

5፤ የሙሴ አማት ዮቶርም ከልጆቹና ከሚስቱ ጋር በእግዚአብሔር ተራራ አጠገብ በምድረ በዳ ወደ ሰፈረ ወደ ሙሴ መጣ።

6፤ ሙሴንም። እኔ አማትህ ዮቶር፤ ሚስትህም፤ ከእርስዎም ጋር ሁለቱ ልጆችዎ መጥተንልሃል አለው።

7፤ ሙሴም አማቱን ሊገናኝ ወጣ፤ ሰገደም፤ ሳመውም፤ እርስ በርሳቸውም ደኅንነታቸውን ተጠያየቁ፤ ወደ ድንኳኑም ገቡ።

8፤ ሙሴም እግዚአብሔር በፈርዖንና በግብፃውያን ላይ ስለ እስራኤል ያደረገውን ሁሉ፤ በመንገድም ያገኛቸውን ድካም ሁሉ፤ እግዚአብሔርም እንዳዳናቸው ለአማቱ ነገረው።

9፤ ዮቶርም እግዚአብሔር ለእስራኤል ስላደረገው ቸርነት ሁሉ፤ ከግብፃውያንም እጅ ስላዳናቸው ደስ አለው።

10፤ ዮቶርም። ከግብፃውያንና ከፈርዖን እጅ ያዳናችሁ፤ ከግብፃውያንም እጅ ሕዝቡን ያዳነ እግዚአብሔር ይባረክ።

11፤ ትዕቢት ባደረጉባቸው ነገር እግዚአብሔር ከአማልክት ሁሉ እንዲበልጥ አሁን አወቅሁ አለ።

12፤ የሙሴ አማት የቶርም የሚቃጠል መሥዋዕትንና ሌላ መሥዋዕትን ለእግዚአብሔር ወሰደ፤ በእግዚአብሔርም ፊት ከሙሴ አማት ጋር እንጂራ ሊበሉ አርን የእስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ መጡ።

13፤ እንዲህም ሆነ፤ በነጋው ሙሴ በሕዝቡ ሊፈርድ ተቀመጠ፤ ሕዝቡም በሙሴ ፊት ከጥዋት እስከ ማታ ድረስ ቆመው ነበር።

14፤ የሙሴም አማት በሕዝቡ ያደረገውን ሁሉ ባየ ጊዜ። ይህ በሕዝቡ የምታደርገው ምንድር ነው? ሕዝቡ ሁሉ ከጥዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ በዙሪያ ቆመው ሳሉ አንተ ብቻህን ስለ ምን ተቀምጠሃል? አለው።

15፤ ሙሴም አማቱን። ሕዝቡ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ወደ እኔ ይመጣሉ፤

16፤ ነገርም ቢኖራቸው ወደ እኔ ይመጣሉ። በዚህና በዚያ ሰውም መካከል እፈርዳለሁ። የእግዚአብሔርንም ሥርዓትና ሕግ አስታውቃቸዋለሁ አለው።

17፤ የሙሴም አማት አለው። አንተ የምታደርገው ይህ ነገር መልካም አይደለም።

18፤ ይህ ነገር ይከብድብሃልና አንተ ከአንተም ጋር ያለው ሕዝብ ትደክማላችሁ፤ አንተ ብቻህን ልታደርገው አትችልም።

19፤ አሁንም እመክርሃለሁና ቃሌን ስማ፤ እግዚአብሔርም ከአንተ ጋር ይሆናል፤ አንተ በእግዚአብሔር ፊት ለሕዝቡ ሁን፤ ነገራቸውንም ወደ እግዚአብሔር አድርስ፤

20፤ ሥርዓቱንም ሕጉንም አስተምራቸው። የሚሄዱበትን መንገድ የሚያደርጉትንም ሥራ ሁሉ አሳያቸው።

21፤ አንተም ከሕዝቡ ሁሉ አዋቂዎችን፤ እግዚአብሔርን የሚፈሩትን፤ የታመኑ፤ የግፍንም ረብ የሚጠሉትን ሰዎች ምረጥ፤ ከእነርሱም የሺህ አለቆችን፤ የመቶ አለቆችን፤ የአምሳ አለቆችን፤ የአሥርም አለቆችን ሹምላቸው።

22፤ በሕዝቡ ላይ ሁልጊዜ ይፍረዱ፤ አውራውን ነገር ሁሉ ወደ አንተ ያምጡት፤ ታናሹንም ነገር ሁሉ እነርሱ ይፍረዱ፤ እነርሱም ከአንተ ጋር ሸክሙን ይሸከማሉ። ለአንተም ይቀልልልሃል።

23፤ ይህንም ብታደርግ፤ እግዚአብሔር እንዲሁ ቢያዝዝህ፤ መቆም ይቻልሃል፤ ደግሞም ይህ ሕዝብ ሁሉ በሰላም ወደ ስፍራው ይደርሳል።

24፤ ሙሴም የአማቱን ቃል ሰማ፤ ያለውንም ሁሉ አደረገ።

25፤ ሙሴም ከእስራኤል ሁሉ አዋቂዎችን መረጠ፤ በሕዝቡም ላይ የሺህ አለቆች፤ የመቶም አለቆች፤ የአምሳም አለቆች፤ የአሥርም አለቆች አድርጎ ሸማቸው።

26፤ በሕዝቡም ላይ ሁልጊዜ ፈረዱ፤ የከበደባቸውንም ነገር ወደ ሙሴ አመጡ፤ ታናሹን ነገር ሁሉ ግን እነርሱ ፈረዱ።

27፤ ሙሴም አማቱን ሰደደው፤ እርሱም ወደ አገሩ ተመለሰ።

**ምዕራፍ 19።**

1፤ በሦስተኛውም ወር የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ በዚያ ቀን ወደ ሲና ምድር በዳ መጡ።

2፤ ከራፊድም ተነሥተው ወደ ሲና ምድረ በዳ መጡ፤ በምድረ በዳም ሰፈሩ፤ በዚያም እስራኤል በተራራው ፊት ሰፈረ።

3፤ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ወጣ፤ እግዚአብሔርም በተራራው ጠርቶ አለው። ለያዕቆብ ቤት እንዲህ በል፥ ለእስራኤልም ልጆች እንዲህ ነገር።

4፤ በግብፃውያን ያደረግሁትን፥ በንስርም ከንፍ እንደተሸከምኋችሁ፥ ወደ እኔም እንዳመጣኋችሁ አይታችኋል።

5፤ አሁንም ቃሌን በእውነት ብትሰሙ ኪዳኔንም ብትጠብቁ፥ ምድር ሁሉ የእኔ ናትና ከአሕዛብ ሁሉ የተመረጠ ርስት ትሆኑልኛላችሁ፤

6፤ እናንተም የካህናት መንግሥት የተቀደሰም ሕዝብ ትሆኑልኛላችሁ። ለእስራኤል ልጆች የምትነግራቸው ቃል ይህ ነው።

7፤ ሙሴም መጣ፥ የሕዝቡንም ሸማግሌዎች ጠርቶ እግዚአብሔር ያዘዘውን ይህን ቃል ሁሉ በፊታቸው ተናገረ።

8፤ ሕዝቡ ሁሉ አንድ አፍ ሆነው። እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን ብለው መለሱ፤ ሙሴም የሕዝቡን ቃል ወደ እግዚአብሔር አደረሰ።

9፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። ከአንተ ጋር ስነጋገር ሕዝቡ እንዲሰሙ፥ ደግሞም ለዘላለም እንዲያምኑብህ፥ እነሆ በከባድ ደመና እመጣልሃለሁ አለው። ሙሴም የሕዝቡን ቃል ለእግዚአብሔር ነገረ።

10፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። ወደ ሕዝቡ ሂድ፥ ዛሬና ነገም ቀድሳቸው፥ ልብሳቸውንም አጠቡ።

11፤ በሦስተኛው ቀን ሕዝቡ ሁሉ ሲያዩ እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ይወርዳልና ለሦስተኛው ቀን ይዘጋጁ።

12፤ ወሰንም ለሕዝቡ በዙሪያው አድርግላቸው። ወደ ተራራው እንዳትወጡ ጫፉንም እንዳትነኩ ተጠንቀቁ፤ ተራራውንም የነካ ፈጽሞ ይሞታል፤

13፤ የማንም እጅ አይንካ፤ ነገር ግን የሚነካው ሁሉ ይወገራል፤ ወይም በፍላጻ ይወጋል፤ እንስሳ ወይም ሰው ቢሆን አይድንም በላቸው። ሳያቋርጥ የመለከት ድምፅ ሲነፋ በዚያን ጊዜ ወደ ተራራው ይውጡ።

14፤ ሙሴም ከተራራው ወደ ሕዝቡ ወረደ፥ ሕዝቡንም ቀደሰ፤ ልብሳቸውንም አጠቡ።

15፤ ሕዝቡንም። ለሦስተኛው ቀን ተዘጋጁ፥ ወደ ሴቶቻችሁ አትቅረቡ አለ።

16፤ እንዲህም ሆነ፤ በሦስተኛው ቀን በማለዳ ጊዜ ነጐድጓድና መብረቅ ከባድም ደመና እጅግም የበረታ የቀንደ መለከት ድምጽ በተራራው ላይ ሆነ፤ በሰፈሩም የነበሩት ሕዝብ ሁሉ ተንቀጠቀጡ።

17፤ ሙሴም ሕዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር ለማገናኘት ከሰፈረ አወጣቸው፤ ከተራራውም እግርጌ ቆሙ።

18፤ እግዚአብሔርም በእሳት ስለ ወረደበት የሲና ተራራ ሁሉ ይጤስ ነበር፤ ከእርሱም እንደ እቶን ጢስ ያለ ጢስ ይወጣ ነበር፥ ተራራውም ሁሉ እጅግ ይናወጥ ነበር።

19፤ የቀንደ መለከቱም ድምፅ እጅግ በበረታና በጻና ጊዜ ሙሴ ተናገረ እግዚአብሔርም በድምፅ መለሰለት።

20፤ እግዚአብሔርም በሲና ተራራ ላይ ወደ ተራራው ራስ ወረደ፤ እግዚአብሔርም ሙሴን ወደ ተራራው ራስ ጠራው፤ ሙሴም ወጣ።

21፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። ውረድ። እግዚአብሔርን ለማየት ዳርቻውን እንዳያልፉ ከእነርሱም ብዙ እንዳይጠፉ ለሕዝቡ አስጠንቅቃቸው፤

22፤ ወደ እግዚአብሔርም የሚቀርቡት ካህናት ደግሞ እግዚአብሔር እንዳያጠፋቸው ራሳቸውን ይቀድሱ አለው።

23፤ ሙሴም እግዚአብሔርን። አንተ። በተራራው ዙሪያ ወሰን አድርግ ቀድሰውም ብለህ አስጠንቅቀኸኛልና ሕዝቡ ወደ ተራራ ይወጡ ዘንድ አይችሉም አለው።

24፤ እግዚአብሔርም። ሂድ። ውረድ፤ አንተ አሮንም ከአንተ ጋር ትወጣላችሁ፤ ካህናቱና ሕዝቡ ግን እግዚአብሔር እንዳያጠፋቸው ወደ እግዚአብሔር ይወጡ ዘንድ አይተላለፉ አለው።

25፤ ሙሴም ወደ ሕዝቡ ወረደ። ይህንንም ነገራቸው።

**ምዕራፍ 20።**

1፤ እግዚአብሔርም ይህን ቃል ሁሉ እንዲህ ብሎ ተናገረ።

2፤ ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣሁህ እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ።

3፤ ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ።

ፕ

4፤ በላይ በሰማይ ካለው፣ በታችም በምድር ካለው፣ ከምድርም በታች በውኃ ካለው ነገር የማናቸውንም ምሳሌ፣ የተቀረጸውንም ምስል ለአንተ አታድርግ።

5፤ አትሰገድላቸው፣ አታምልካቸውምም፤ በሚጠሉኝ እስከ ሦስተኛና እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ፤

6፤ ለሚወድዱኝ፣ ትእዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምሕረትን የማድርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ቀናተኛ አምላክ ነኝና። ፕ

7፤ የእግዚአብሔርን የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ፤ እግዚአብሔር ስሙን በከንቱ የሚጠራውን ከበደል አያነጻውምና።

8፤ የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ።

9፤ ስድስት ቀን ሥራ ተግባርህንም ሁሉ አድርግ፤

10፤ ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክህ ሰንበት ነው፤ አንተ፣ ወንድ ልጅህም፣ ቤት ልጅህም፣ ሎሌህም፣ ነገድህም፣ ከብትህም፣ በደጆችህም ውስጥ ያለ እንግዳ በእርሱ ምንም ሥራ አትሥሩ፤

11፤ እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሰማይንና ምድርን፣ ባሕርንም፣ ያለባቸውንም ሁሉ ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን ዐርፎአልና፤ ስለዚህ እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ባርኮታል ቀድሶታልም።

12፤ አባትህንና እናትህን አክብር፤ እግዚአብሔር አምላክህ በሚሰጥህ ምድር ዕድሜህ እንዲረዝም።

13፤ አትግደል።

14፤ አታመንዝር።

15፤ አትሰረቅ።

16፤ በባልንጀራህ ላይ በሐሰት አትመስክር።

17፤ የባልንጀራህን ቤት አትመኝ፤ የባልንጀራህን ሚስት ሎሌውንም ገረዱንም በሬውንም አህያውንም ከባልንጀራህ ገንዘብ ሁሉ ማናቸውንም አትመኝ።

18፤ ሕዝቡም ሁሉ ነጎድጓዱንና ሙብረቱን፣ የቀንደ መለኮቱን ድምፅ፣ ተራራውንም ሲጤስ አዩ፤ ሕዝቡም ባዩ ጊዜ ተርበደቡዱ፣ ርቀውም ቆሙ።

19፤ ሙሴንም። አንተ ተናገረን እኛም እንሰማለን፤ እንዳንሞት ግን እግዚአብሔር አይናገረን አሉት።

20፤ ሙሴም ለሕዝቡ። እግዚአብሔር ሊፈትናችሁ፣ ኃጢያትንም እንዳትሠሩ እርሱን መፍራት በልባችሁ ይሆን ዘንድ መጥቶአልና አትፍሩ አለ።

21፤ ሕዝቡም ርቀው ቆሙ፣ ሙሴም እግዚአብሔር ወዳለበት ወደ ጨለማው ቀረበ።

22፤ እግዚአብሔር ሙሴን አለው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በል። እኔ ከሰማይ እንደ ተናገርኋችሁ እናንተ አይታችኋል።

23፤ በአጠገቤ ምንም አታድርጉ፤ የብር አማልክት የወርቅም አማልክት ለእናንተ አታድርጉ።

24፤ የጭቃ መሠዊያ ሥራልኝ፣ የሚቃጠለውንና የደኅንነት መሥዋዕትህን በጎችህንም በሬዎችህንም ሠዋበት፤ ስሜን በማሳሰብበት ስፍራ ሁሉ ወደ አንተ መጥቼ እባርክሃለሁ።

25፤ የድንጋይም መሠዊያ ብታደርግልኝ ብረት በነካው ድንጋይ አትሥራው፤ በመሣሪያ ብትነካው ታረክሰዋለህና።

26፤ ኃፍረተ ሥጋህ በእርሱ እንዳይገለጥ ወደ መሠዊያዬ በደረጃ አትውጣ።

**ምዕራፍ 21።**

1፤ በፊታቸው የምታደርገው ሥርዓት ይህ ነው።

2፤ ዕብራዊ ባሪያ የገዛህ እንደሆነ ስድስት ዓመት ያገልግልህ፤ በሰባተኛውም በከንቱ አርነት ይውጣ።

3፤ ብቻውን መጥቶ እንደሆነ ብቻውን ይውጣ፤ ከሚስቱ ጋር መጥቶ እንደሆነ ሚስቱ ከእርሱ ጋር ትውጣ።

4፤ ጌታው ሚስት አጋብቶት እንደ ሆነ ወንዶች ወይም ሴቶች ልጆች ብትወልድለት፤ ሚስቱና ልጆችዋ ለጌታው ይሁኑ፤ እርሱም ብቻውን ይውጣ።

5፤ ባሪያውም። ጌታዬን ሚስቴን ልጅቼንም እወድዳለሁ። አርነት አልወጣም ብሎ ቢናገር፤ ጌታው ወደ ፈራጆች ይውሰደው።

6፤ ወደ ደጃም ወደ መቃኑ አቅርቦ ጀርድን በወሰፊ ይብሳው፤ ለዘላለምም ባሪያው ይሁን።

7፤ ሰውም ሴት ልጁን ለባርነት ቢሸጥ ባሪያዎች እንደሚወጡ እርስዎ አትውጣ።

8፤ ጌታዎን ደስ ባታሰኘው በዎጆ ይሰደዳት፤ ስለ ናቃት ለሌላ ወገን ሰዎች ይሸጣት ዘንድ አይገባውም።

9፤ ለልጁም ብድራት፤ ለሴት ልጆች የሚገባውን ያድርግላት።

10፤ ከእርስዎ ሌላም ቢያጋባው፤ መኖዋን ልብስዋንም ለምንጣፍዋም ተገቢውን አያጉድልባት።

11፤ ይህንም ሦስት ነገር ባያደርግላት ያለ ገንዘብ በከንቱ ትውጣ።

12፤ ሰው ሰውን ቢመታ ቢሞትም፤ እርሱ ፈጽሞ ይገደል።

13፤ ባይሸምቅበትም፤ ነገር ግን እግዚአብሔር ድንገት በእጁ ቢጥለው፤ የሚሸሸበት ስፍራ እኔ አደርግልሃለሁ።

14፤ ሰው ግን ቢደፍር፤ ባልጀራውን በተንከፊል ቢገድለው፤ እንዲሞት ከመሠዊያዬ አውጥተህ ውሰደው።

15፤ አባቱን ወይም እናቱን የሚመታ ፈጽሞ ይገደል።

16፤ ሰውን ሰርቆ ቢሸጥ፤ ወይም በእጁ ቢገኝ፤ እርሱ ፈጽሞ ይገደል።

17፤ አባቱን ወይም እናቱን የሚሰድብ ፈጽሞ ይገደል።

18፤ ሁለት ሰዎችም ቢጣሉ፤ አንዱም ሌላውን በድንጋይ ወይም በጡጫ ቢመታ፤ ያም ባይሞት ነገር ግን ታምሞ በአልጋው ላይ ቢተኛ፤

19፤ ተነሥቶም በምርኩዝ ወደ ሜዳ ቢወጣ፤ የመታው ንጹሕ ነው፤ ነገር ግን ተግባሩን ስላስፈታው ገንዘብ ይከፍለው ዘንድ፤ ያስፈውሰውም ዘንድ ግዴታ አለበት።

20፤ ሰውም ወንድ ባሪያውን ወይም ሴት ባሪያውን በበትር ቢመታ፤ ቢሞትበትም፤ ፈጽሞ ይቀጣ።

21፤ የተመታው ግን አንድ ወይም ሁለት ቀን ቢቆይ ገንዘቡ ነውና አይቀጣ።

22፤ ሁለት ሰዎች ቢጣሉ፤ ያረዝኸንም ሴት ልጁን እስክትጨነግፍ ቢገፉአት ባትጎዳ ግን፤ የሴቲቱ ባል የጫነበትን ያህል ካሳ ይሰጥ፤ ፈራጆቹም እንደ ፈረዱበት ይክፈል።

23፤ ጉዳት ግን ቢያገኛት ሕይወት በሕይወት፤

24፤ ዓይን በዓይን፣ ጥርስ በጥርስ፣ እጅ በእጅ፤

25፤ እግር በእግር፣ መቃጠል በመቃጠል፣ ቀኝ በቀኝ፣ ግርፋት በግርፋት ይከፈል።

26፤ ሰውም የባሪያውን ወይም የባሪያይቱን ዓይን ቢመታ ቢያጠፋውም፣ ስለ ዓይኑ አርነት ያውጣው።

27፤ የባሪያውን ወይም የባሪያይቱን ጥርስ ቢሰብር፣ ስለ ጥርሱ አርነት ያውጣው።

28፤ በሬም ወንድን ወይም ሴትን እስኪሞቱ ድረስ ቢወጋ፣ በሬው ይወገር፤ ሥጋውም አይበላ፤ የበሬው ባለቤት ግን ንጹሕ ነው።

29፤ በሬው ግን አስቀድሞ ተዋጊ ቢሆን፣ ሰዎችም ለባለቤቱ ቢመሰክሩለት ባይጠብቀውም፣ ወንድንም ወይም ሴትን ቢገድል፣ በሬው ይወገር፤ ባለቤቱ ደግሞ ይገደል።

30፤ ከእርሱ ግን ካሳ ቢፈልጉ፣ የሕይወቱን ዎጆ የጫኑበትን ያህል ይስጥ።

31፤ ደግሞ ወንድን ልጅ ቢወጋ ሴትንም ልጅ ቢወጋ፣ ይህንኑ ፍርድ ያድርጉበት።

32፤ በሬው ወንድ ባሪያ ወይም ሴት ባሪያ ቢወጋ፣ የበሬው ባለቤት ሠላሳ የብር ሰቅል ለጌታቸው ይስጥ፣ በሬውም ይወገር።

33፤ ሰውም ጉድጓድ ቢከፍት፣ ወይም ጉድጓድ ቢቆፍር ባይከድነውም፣ በሬም ወይም አህያ ቢወድቅበት፣

34፤ የጉድጓዱ ባለቤት ዋጋቸውን ለባለቤታቸው ይክፈል፤ የሞተውም ለእርሱ ይሁን።

35፤ የሰው በሬ የሌላውን በሬ እስኪሞት ድረስ ቢወጋ፣ ደኅናውን በሬ ይሸጡ፣ ዋጋውንም በትክክል ይካፈሉ፤ የሞተውንም ደግሞ በትክክል ይካፈሉ።

36፤ በሬውም አስቀድሞ ተዋጊ መሆኑ ቢታወቅ፣ ባለቤቱም ባይጠብቀው፣ በሬውን በበሬው ፈንታ ይስጥ፣ የሞተውም ለእርሱ ይሁነው።

**ምዕራፍ 22።**

1፤ ሰው በሬ ወይም በግ ቢሰርቅ፣ ቢያርደው ወይም ቢሸጠው፣ በበሬው ፋንታ አምስት በሬዎች፣ በበጉም ፋንታ አራት በጎች ይክፈል።

2፤ ሌባው ቤት ሲምስ ቢገኝ፣ እርሱም እስኪሞት ቢመታ፣ በመታው ሰው ላይ የደም ዕዳ አይሆንበትም።

3፤ ፀሐይ ግን ከወጣችበት የደም ዕዳ አለበት፤ ሌባው የሰረቀውን ይመልስ፤ የሚከፍለውም ቢያጣ ስለ ሰረቀው ይሸጥ።

4፤ የሰረቀው ደኅና ሆኖ በእጁ ቢገኝ፣ በሬም ወይም አህያ ወይም በግ ቢሆን፣ የሰረቀውን ያህል ሁለት እጥፍ ይክፈል።

5፤ ማንም ሰው ወደ እርሻ ወይም ወደ ወይን ስፍራ ከብቱን ቢነዳው፣ የሌላውንም እርሻ ቢያስበላ፣ ከተመረጠ እርሻው ከማለፊያውም ወይኑ ይካስ።

6፤ እሳት ቢነሣ፤ እሾኸንም ቢይዝ፤ ከምሩንም ወይም ያልታጨደውን እህል ወይም እርሻውን ቢያቃጥል፤ እሳቱን ያነደደው ይካስ።

7፤ ሰው በባልንጀራው ዘንድ ብር ወይም ሌላ ነገር እንዲጠብቅለት አደራ ቢያኖር ከቤቱም ቢሰረቅ፤ ሌባው ቢገኝ ስለ አንድ ሁለት ይክፈል።

8፤ ሌባውም ባይገኝ ባለቤቱ ወደ ፈራጆች ይቅረብ፤ እጁንም በባልንጀራው ከብት ላይ እንዳልዘረጋ ይማል።

9፤ ሰዎች ስለ በሬ ወይም ስለ አህያ ወይም ስለ በግ ወይም ስለ ልብስ ወይም ስለ ሌላ ስለ ጠፋ ነገር ቢካሰሱ፤ አንዱም። ይህ የእኔ ነው ቢል፤ ክርክራቸው ወደ ፈራጆች ይድረስ፤ ፈራጆቹም የፈረዱበት እርሱ ለባልንጀራው በአንድ ሁለት ይክፈል።

10፤ ሰው በባልንጀራው ዘንድ አህያ ወይም በሬ ወይም በግ ወይም ሌላ እንስሳ እንዲጠብቅለት አደራ ቢያኖር፤ ማንም ሳያይ ቢሞት ወይም ቢጎዳ ወይም ቢማረክ፤

11፤ በባልንጀራው ከብት ላይ እጁን እንዳልዘረጋ የእግዚአብሔር መሐላ በሁለታቸው መካከል ይሁን፤ የከብቱም ባለቤት መሐላውን ይቀበል፤ እርሱም ምንም አይክፈል።

12፤ ከእርሱም ዘንድ ቢሰረቅ የጠፋውን ያህል ለባለቤቱ ይመልስ።

13፤ ተቧጭሮም ቢገኝ ለምስክር ያምጣው፤ በመቧጩም ምክንያት አይክፈል።

14፤ ከባልንጀራው አንዳች ቢዋስ ባለቤቱ ከእርሱ ጋር ሳይኖር ቢጎዳ፤ ወይም ቢሞት፤ ፈጽሞ ይክፈለው።

15፤ ባለቤቱ ግን ከእርሱ ጋር ቢኖር አይክፈል፤ ቢከራየው በከራዩ ይግባ።

16፤ ሰው ያልታጨችውን ድንግል ቢያስታት፤ ከእርስዎም ጋር ቢተኛ፤ ማጫዋን ሰጥቶ ሚስት ያድርጋት።

17፤ አባትዎም እርስዎን እንዳይሰጠው ፈጽሞ እንቢ ቢል እንደ ደናግል ማጫ ያህል ብር ይክፈላት።

18፤ መተተኛይቱን በሕይወት እንድትኖር አትፍቀድላት።

19፤ ከእንስሳ ጋር የሚረክስ ፈጽሞ ይገደል።

20፤ ከእግዚአብሔር በቀር ለአንዳች አምላክ የሚሠዋ ፈጽሞ ይጥፋ።

21፤ እናንተ በግብፅ ምድር ስደተኞች ነበራችሁና ስደተኛውን አትበድለው፤ ግፍም አታድርግበት።

22፤ መበለቲቱንና ድሀ አደጎቹን አታስጨንቁአቸው።

23፤ ብታስጨንቁአቸውና ወደ እኔ ቢጮኹ እኔ ጩኸታቸውን ፈጽሞ እሰማለሁ፤

24፤ ቍጣዬም ይጸናባችኋል፤ በሰይፍም አስገድላችኋለሁ፤ ሚስቶቻችሁም መበለት፤ ልጆቻችሁም ድሀ አደጎች ይሆናሉ።

25፤ ከአንተ ጋር ለተቀመጠው ለወገኔ ለድሀው ገንዘብ ብታበድረው፤ እንደ ባለ አራጣ አትሁን፤ አራጣም አትጫንበት።

- 26፤ የባልንጀራህን ልብስ ለመያዣ ብትወስድ ፀሐይ ሳትገባ መልስለት፤
- 27፤ ሥጋውን የሚከድንበት እርሱ ብቻ ነውና፤ የሚተኛበትም ሌላ የለውምና፤ ወደ እኔም ቢጮኽ መሐሪ ነኝና እስማዋለሁ።
- 28፤ ፈራጆችን አትስደብ፤ የሕዝብህንም አለቃ አትርገመው።
- 29፤ ነዶህንም የወይንህንም ጭማቂ ለማቅረብ አትዘግይ፤ የልጆችህንም በኩር ትሰጠኛለህ።
- 30፤ እንዲህም በበሬዎችህና በበጎችህ ታደርገዋለህ፤ ሰባት ቀን ከእናቱ ጋር ይቀመጥ፤ በስምንተኛውም ቀን ለእኔ ትሰጠዋለህ።
- 31፤ ቅዱስ ወገን ትሆኑልኛላችሁ፤ ስለዚህ በምድረ በዳ አውሬ የቧጩረውን ሥጋ ለውሻ ጣሉት እንጂ አትብሉት።

**ምዕራፍ 23።**

- 1፤ ሐሰተኛ ወሬ አትቀበል፤ ሐሰተኛ ምስክርም ትሆን ዘንድ ከኃጢአተኛ ጋር እጅህን አታንሣ።
- 2፤ ክፉውን ለማድረግ ብዙ ሰዎችን አትከተል፤ ፍርድንም ለማጥመም ከብዙ ሰዎች ጋር ተስማምተህ አትመስክር።
- 3፤ በፍርድ ነገርም ለድሀው አታድላ።
- 4፤ የጠላትህን በሬ ወይም አህያውን ጠፍቶ ብታገኘው በፍጹም መልስለት።
- 5፤ የሚጠላህን ሰው አህያ ከሸከሙ በታች ወድቆ ብታየው አትተው፤ ነገር ግን ከእርሱ ጋር አንሣው።
- 6፤ በሚምዋገትበት ጊዜ የድሀህን ፍርድ አታጥምም።
- 7፤ ከሐሰት ነገር ራቅ፤ እኔ ኃጢአተኛውን አላጸድቅምና ንጹሕንና ጸድቅን አትግደል።
- 8፤ ማማለጃን አትቀበል፤ ማማለጃ የዓይናማዎችን ሰዎች ዓይን ያሳውራልና፤ የጻድቃንንም ቃል ያጣምማልና።
- 9፤ በስደተኛው ግፍ አታድርጉ፤ እናንተ በግብፅ ምድር ስደተኞች ስለ ነበራችሁ የስደተኛ ነፍስ እንዴት እንደ ሆነች አውቃችኋልና።
- 10፤ ስድስት ዓመት ምድርህን ዝራ፤ ፍሬዋንም አግባ፤
- 11፤ በሰባተኛው ዓመት ግን ተዋት አሳርፋትም፤ የሕዝብህም ድሆች ይበሉታል፤ ያስቀሩትንም የሜዳ እንስሳ ይብላው። እንዲሁም በወይንህና በወይራህ አድርግ።
- 12፤ ስድስት ቀን ሥራህን ሥራ፤ በሬህና አህያህ ያርፉ ዘንድ ለባሪያህም ልጅ ለመጻተኛውም ዕረፍት ይሆን ዘንድ በሰባተኛው ቀን ዕረፍ።
- 13፤ ያልኋችሁንም ነገር ሁሉ ጠብቁ፤ የሌሎችንም አማልክት ስም አትጥሩ፤ ከአፋችሁም አይሰማ።
- 14፤ በዓመት ሦስት ጊዜ በዓል ታደርግልኛለህ።

15፤ የቂጣውን በዓል ጠብቅ፤ በአቢብ ወር ከግብፅ ምድር ወጥታችኋልና በዚህ ወር እንዳዘዝሁህ ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ትበላለህ፤ በፊቴም ባዶ እጃችሁን አትታዩ።

16፤ በእርሻም የምትዘራትን የፍሬህን በኩራት የመከር በዓል፤ ዓመቱም ሳያልቅ ፍሬህን ከእርሻ ባከማቸህ ጊዜ የመከተቻውን በዓል ጠብቅ።

17፤ በዓመት ሦስት ጊዜ በአንተ ዘንድ ያለው ወንድ ሁሉ በጌታ በእግዚአብሔር ፊት ይታይ።

18፤ የመሥዋዕቱን ደም ከበካ እንጀራ ጋር አትሠዋ፤ የበዓሌም ስብ እስኪነጋ አይደር።

19፤ የተመረጠውን የምድርህን ፍሬ በኩራት ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ቤት አምጣ። ጠባቢን በእናቱ ወተት አትቀቅል።

20፤ በመንገድ ይጠብቅህ ዘንድ ወዳዘጋጀሁትም ስፍራ ያገባህ ዘንድ፤ እነሆ፤ እኔ መልአክን በፊትህ እሰድዳለሁ።

21፤ በፊቱ ተጠንቀቁ፤ ቃሉንም አድምጡ፤ ስሜም በእርሱ ስለ ሆነ ኃጢአት ብትሠሩ ይቅር አይልምና አታስመርሩት።

22፤ አንተ ግን ቃሉን ብትሰማ፤ ያልሁህንም ሁሉ ብታደርግ፤ ጠላቶችህን እጣላቸዋለሁ፤ የሚያስጨንቁህንም አስጨንቃቸዋለሁ።

23፤ መልአኬ በፊትህ ይሄዳልና፤ ወደ አሞራውያንም ወደ ኬጢያውያንም ወደ ፊርዛውያንም ወደ ከነዓናውያንም ወደ ኤዊያውያንም ወደ ኢያቡሳውያንም ያገባሃል፤ እኔም አጠፋቸዋለሁ።

24፤ ለአማልክቶቻቸው አትሰገድ፤ አታምልካቸውም፤ እንደ ሥራቸውም አትሥራ፤ ነገር ግን ፈጽመህ አፍርሳቸው፤ ሐውልቶቻቸውንም ሰባብራቸው።

25፤ አምላካችሁንም እግዚአብሔርን ታመልኩታላችሁ፤ እርሱም እህልህንና ውኃህን ይባርካል፤ በሽታንም ከመካከልህ አርቃለሁ።

26፤ በምድርህም መካን ወይም የምትጨነግፍ አትሆንም፤ የዘመንህን ቍጥር እሞላለሁ።

27፤ መፈራጅንም በፊትህ እሰድዳለሁ፤ የምትሄድበትንም ሕዝብ ሁሉ አስደነግጣቸዋለሁ፤ ጠላቶችህንም ሁሉ በፊትህ ጀርባቸውን እንዲያዞሩ አደርጋለሁ።

28፤ በፊትህም ተርብ እሰድዳለሁ፤ ኤዊያውንም ከነዓናውንም ኬጢያውንም ከፊትህ አባርራለሁ።

29፤ ምድር ባድማ እንዳትሆን፤ የምድር አራዊትም እንዳይበዙብህ፤ በአንድ ዓመት ከፊታችሁ አላባርራቸውም።

30፤ ነገር ግን እስክትበዛ ምድርንም እስክትወርስ ድረስ በጥቂት በጥቂት አባርራቸዋለሁ።

31፤ ድንበርህንም ከኤርትራ ባሕር እስከ ፍልስጥኤም ባሕር፤ ከምድረ በዳም እስከ ወንዙ ድረስ አደርጋለሁ፤ በምድር የሚኖሩትን በእጅህ እጥላለሁና፤ ከፊትህም ታባርራቸዋለሁ።

32፤ ከእነርሱና ከአማልክቶቻቸው ጋር ቃል ኪዳን አታደርግ።

33፤ አማልክቶቻቸውንም ብታመልክ ወጥመድ ይሆኑብሃልና እኔን እንድትበድል እንዳያደርጉህ በአገርህ አይቀመጡ።

**ምዕራፍ 24።**

1፤ ሙሴንም። አንተ አሮንንም ናዳብንም አብዩድንም ከእስራኤልም ሰባ ሽማግሌዎች ወደ እግዚአብሔር ውጡ፤ በሩቁም ስንዳ፤

2፤ ሙሴንም ብቻውን ወደ እግዚአብሔር ይቅረብ፤ እነርሱ ግን አይቅረቡ፤ ሕዝቡም ከእርሱ ጋር አይውጡ አለው።

3፤ ሙሴንም መጣ ለሕዝቡም የእግዚአብሔርን ቃሎች ሁሉ ሥርዓቱንም ሁሉ ነገረ፤ ሕዝቡም ሁሉ በአንድ ድምፅ። እግዚአብሔር የተናገራቸውን ቃሎች ሁሉ እናደርጋለን ብለው መለሱ።

4፤ ሙሴንም የእግዚአብሔርን ቃሎች ጻፈ፤ ማለዳም ተነሣ፤ ከተራራውም በታች መሠዊያን፤ አሥራ ሁለትም ሐውልቶች ለአሥራ ሁለቱ የእስራኤል ነገድ ሠራ።

5፤ የሚቃጠል መሥዋዕት እንዲያቀርቡ፤ ለእግዚአብሔርም ስለ ደኅንነት መሥዋዕት በሬዎችን እንዲሠወዱ የእስራኤልን ልጆች ጎብዛዝት ሰደደ።

6፤ ሙሴንም የደሙን እኩሌታ ወስዶ በቆሬ ውስጥ አደረገው፤ የደሙንም እኩሌታ በመሠዊያው ረጨው።

7፤ የቃል ኪዳንንም መጽሐፍ ወስዶ ለሕዝቡ አነበበላቸው፤ እነርሱም። እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን እንታዘዛለንም አሉ።

8፤ ሙሴንም ደሙን ውስዶ በሕዝቡ ላይ ረጨው። በዚህ ቃል ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ያደረገው የቃል ኪዳን ደም እነሆ አለ።

9፤ ሙሴንም አሮንንም ናዳብንም አብዩድንም ከእስራኤልም ሰባ ሽማግሌዎች ወጡ፤

10፤ የእስራኤልንም አምላክ አዩ፤ ከእግሩም በታች እንደ ሰማይ መልክ የሚያበራ እንደ ብሩህ ሰንጠረዥ ድንጋይ የሚመስል ወለል ነበረ።

11፤ እጁንም በእስራኤል አዛውንቶች ላይ አልዘረጋም፤ እነርሱም እግዚአብሔርን አዩ፤ በሉም ጠጡም።

12፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። ወደ እኔ ወደ ተራራው ውጣ፤ በዚያም ሁን፤ እነርሱን ታስተምር ዘንድ እኔ የጻፍሁትን ሕግና ትእዛዝ የድንጋይም ጽላት እሰጥሃለሁ አለው።

13፤ ሙሴንም ሎሌው ኢያሱ ተነሡ፤ ሙሴንም ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወጣ።

14፤ ሽማግሌዎችንም። ወደ እናንተ እስክንመለስ ድረስ በዚህ ቆይን፤ አሮንና ሐርም እነሆ ከእናንተ ጋር ናቸው፤ ነገረተኛም ቢኖር ወደ እነርሱ ይምጣ አላቸው።

15፤ ሙሴንም ወደ ተራራ ወጣ፤ ደመናውም ተራራውን ሸፈነው።

16፤ የእግዚአብሔርም ክብር በሲና ተራራ ላይ ተቀመጠ፤ ደመናውም ስድስት ቀን ሸፈነው፤ በሰባተኛውም ቀን ከደመናው ውስጥ ሙሴን ጠራው።

17፤ በተራራው ራስ ላይ በእስራኤል ልጆች ፊት የእግዚአብሔር ክብር መታየት እንደሚቻል አሳት ነበረ።

18፤ ሙሴም ወደ ደመናው ውስጥ ገባ ወደ ተራራውም ወጣ፤ ሙሴም በተራራው ላይ አርባ ቀን አርባ ሌሊትም ቆየ።

**ምዕራፍ 25።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው።

2፤ ስጦታ ያመጡልኝ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ተናገር፤ በገዛ እጁ ሊሰጠኝ በልቡ ከሚያምረው ሰው ሁሉ መባ ተቀበሉ።

3፤ ከእነርሱም የምትቀበሉት መባ ይህ ነው፤

4፤ ወርቅ፣ ብር፣ ናስም፣ ሰማያዊና ሐምራዊ ቀይም ግምጃ፣ ጥሩ በፍታም፣

5፤ የፍየልም ጠጉር፣ ቀይ የአውራ በግ ቁርበት፣ የአቆስጣ ቁርበት፣ የግራርም እንጨት፣

6፤ የሙብራትም ዘይት፣ ለቅብዓት ዘይትና ለጣፋጭ ዕጣን ቅመም፣

7፤ መረግድም፣ ለኤፉድና ለደረት ኪስ የሚደረግ ፈርጥ።

8፤ በመካከላቸውም አድር ዘንድ መቅደስ ይሥሩልኝ።

9፤ እኔ እንደማሳይህ ሁሉ፣ እንደ ማደሪያው ምሳሌ እንደ ዕቃውም ሁሉ ምሳሌ፣ እንዲሁ ሥሩት።

10፤ ከግራር እንጨትም ታቦትን ይሥሩ፤ ርዝመቱ ሁለት ከንድ ተኩል፣ ወርዱም አንድ ከንድ ተኩል፣ ቁመቱም አንድ ከንድ ተኩል ይሁን።

11፤ በውስጥና በውጭም በጥሩ ወርቅ ለብጠው፤ በእርሱም ላይ በዙሪያው የወርቅ አክሊል አድርግላት።

12፤ አራት የወርቅ ቀለበቶችም አድርግላት፣ እነርሱንም በአራቱ እግሮቹ ላይ አኑር፤ በአንድ ወገን ሁለት ቀለበቶች፣ በሌላው ወገን ሁለት ቀለበቶች ይሁኑ።

13፤ መሎጊያዎችንም ከግራር እንጨት ሥራ፣ በወርቅም ለብጣቸው።

14፤ ለታቦቱ መሸከሚያ በታቦቱ ጎን ባሉት ቀለበቶች መሎጊያዎቹን አግባ።

15፤ መሎጊያዎቹም በታቦቱ ቀለበቶች ውስጥ ይኑሩ፣ ከቶም አይውጡ።

16፤ በታቦቱም ውስጥ እኔ የምሰጥህን ምስክር ታስቀምጣለህ።

17፤ ከጥሩ ወርቅም ርዝመቱ ሁለት ከንድ ተኩል፣ ወርዱም አንድ ከንድ ተኩል የሆነ የሰርየት መክደኛ ሥራ።

18፤ ሁለት ኪሩቤል ከተቀጠቀጠ ወርቅ ሥራ፣ በሰርየት መክደኛውም ላይ በሁለት ወገን ታደርጋቸዋለህ።

19፤ ከስርየት መክደኛውም ጋር አንዱን ኪሩብ በአንድ ወገን፣ ሁለተኛውንም ኪሩብ በሌላው ወገን አድርገህ በአንድ ላይ ትሠራዋለህ።

20፤ ኪሩቤልም ከንፎቻቸውን ወደ ላይ ይዘረጋሉ፣ የስርየት መክደኛውንም በከንፎቻቸው ይሸፍናሉ፣ ፊታቸውም እርስ በርስ ይተያያል፤ የኪሩቤልም ፊቶቻቸው ወደ ስርየት መክደኛው ይመለከታሉ።

21፤ የስርየት መክደኛውንም በታቦቱ ላይ ታደርገዋለህ፤ እኔም የምሰጥህን ምስክር በታቦቱ ውስጥ ታኖረዋለህ።

22፤ በዚያም ከአንተ ጋር እገናኛለሁ፤ የእስራኤልንም ልጆች ታዘዝ ዘንድ የምሰጥህን ነገር ሁሉ፣ በምስክሩ ታቦት ላይ ባለው በሁለት ኪሩቤል መካከል፣ በስርየት መክደኛው ላይ ሆኜ እነጋርሃለሁ።

23፤ ርዝመቱም ሁለት ከንድ፣ ወርዱም አንድ ከንድ፣ ቁመቱ አንድ ከንድ ተኩል የሆነ ገበታ ከግራር እንጨት ሥራ።

24፤ በጥሩም ወርቅ ትለብጠዋለህ፤ በዙሪያውም የወርቅ አክሊል አድርግለት፤

25፤ በዙሪያውም አንድ ጋት የሚያህል ክፈፍ አድርግለት፤ የወርቅም አክሊል በክፈፉ ዙሪያ አድርግለት።

26፤ አራትም የወርቅ ቀለበቶች አድርግለት፤ ቀለበቶቹንም አራቱ እግሮቹ ባሉበት በአራቱ ማዕዘኖች አድርግ።

27፤ ገበታውንም ለመሸከም መሎጊያዎቹ እንዲሰኩባቸው ቀለበቶቹ በክፈፉ አቅራቢያ ይሁኑ።

28፤ ገበታውን ይሸከሙባቸው ዘንድ መሎጊያዎቹን ከግራር እንጨት ሠርተህ በወርቅ ለብጣቸው።

29፤ ለማፍሰሻም ይሆኑ ዘንድ ወጭቶችን ጭልፋዎችንም መቅጃዎችንም ጽዋዎችንም አድርግ፤ እነርሱንም ከጥሩ ወርቅ አድርጋቸው።

30፤ በገበታም ላይ የገጽ ኅብስት ሁልጊዜ በፊቱ ታደርጋለህ።

31፤ መቅረዝንም ከጥሩ ወርቅ አድርግ፤ መቅረዙ ከእግሩና ከአገዳው ጋር በተቀጠቀጠ ሥራ ይደረግ፤ ጽዋዎቹም ጉብጉቦቹም አበቦቹም አንድነት በእርሱ ይደረጉበት።

32፤ በስተጎኑ ስድስት ቅርንጫፎች ይውጡለት፤ ሦስት የመቅረዙ ቅርንጫፎች በአንድ ወገን፣ ሦስትም የመቅረዙ ቅርንጫፎች በሌላ ወገን ይውጡ።

33፤ በአንደኛውም ቅርንጫፍ ጉብጉብና አበባ ሦስትም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች፣ በሁለተኛውም ቅርንጫፍ ጉብጉብና አበባ ሦስትም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች፤ እንዲሁም ከመቅረዙ ለሚወጡ ለስድስቱ ቅርንጫፎች አድርግ።

34፤ በመቅረዙም ጉብጉቦቹንና አበቦቹን አራትም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች አድርግ።

35፤ ከመቅረዙ ለሚወጡ ለስድስቱ ቅርንጫፎች ከሁለት ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሠራ አንድ ጉብጉብ፣ ከሁለትም ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሠራ አንድ ጉብጉብ፣ ደግሞ ከሁለት ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሠራ አንድ ጉብጉብ ይሁን።

36፤ ጉብጉቦቹና ቅርንጫፎቹ ሁሉ ከእርሱ ጋር አንድ ይሁኑ፤ ሁሉም አንድ ሆኖ ከተቀረጸ ከጥሩ ወርቅ ይደረግ።

37፤ ሰባቱንም መብራቶች ሥራ፤ በፊቱ ያበሩ ዘንድ መብራቶቹን ያቀጣጥሉአቸዋል።

38፤ መከራተሪያዎችን የተስተረፈ ማድረጊያዎችንም ከጥሩ ወርቅ አድርግ።

39፤ መቅረዙም ዕቃውም ሁሉ ከአንድ መክሊት ጥሩ ወርቅ ይሠሩ።

40፤ በተራራ ላይ እንዳሳየሁህ ምሳሌ እንድትሠራ ተጠንቀቅ።

**ምዕራፍ 26።**

1፤ ደግሞም ከተፈተለ ከጥሩ በፍታ፤ ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ የተሠሩ አሥር መጋረጆች ያሉበትን ማደሪያ ሥራ፤ ብልህ ሠራተኛ እንደሚሠራ ኪሩቤል በእነርሱ ላይ ይሁኑ።

2፤ የእያንዳንዱ መጋረጃ ርዝመት ሀያ ስምንት ከንድ፣ ወርዱም አራት ከንድ ይሁን፤ የመጋረጆቹ ሁሉ መጠን ትክክል ይሁን።

3፤ አምስቱ መጋረጆች እርስ በርሳቸው የተጋጠሙ ይሁኑ፤ አምስቱም መጋረጆች እንዲሁ እርስ በርሳቸው የተጋጠሙ ይሁኑ።

4፤ ከሚጋጠሙት መጋረጆች በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ የሰማያዊውን ግምጃ ቀለቦች አድርግ፤ ደግሞ ከተጋጠሙት ከሌሎች በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ እንዲሁ አድርግ።

5፤ አምሳ ቀለቦችን በአንድ መጋረጃ አድርግ፤ አምሳውንም ቀለቦች በሁለተኛው መጋረጃ ዘርፍ አድርግ፤ ቀለቦቹ ሁሉ እርስ በርሳቸው ፊት ለፊት ይሆናሉ።

6፤ አምሳ የወርቅ መያዣዎች ሥራ፤ ማደሪያውንም አንድ እንዲሆን መጋረጆችን እርስ በርሳቸው በመያዣዎች አጋጥማቸው።

7፤ ከማደሪያውም በላይ ለድንኳን የሚሆኑ መጋረጆች ከፍየል ጠጉር አድርግ፤ አሥራ አንድ መጋረጆች ታደርጋለህ።

8፤ እያንዳንዱም መጋረጃ ርዝመቱ ሠላሳ ከንድ፤ እያንዳንዱም መጋረጃ ወርዱ አራት ከንድ ይሁን፤ የአሥራ አንዱም መጋረጆች መጠናቸው ትክክል ይሁን።

9፤ አምስቱ መጋረጆች አንድ ሆነው ይጋጠሙ፤ ስድስቱም መጋረጆች እርስ በርሳቸው አንድ ሆነው ይጋጠሙ፤ ስድስተኛውም መጋረጃ በድንኳኑ ፊት ይደረብ።

10፤ ከተጋጠሙት መጋረጆች በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ አምሳ ቀለቦች አድርግ፤ ደግሞ ከተጋጠሙት ከሌሎቹ በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ እንዲሁ አምሳ ቀለቦች አድርግ።

11፤ አምሳም የናስ መያዣዎችን ሥራ፤ መያዣዎችንም ወደ ቀለቦች አግባቸው፤ ድንኳኑም አንድ እንዲሆን አጋጥመው።

12፤ ከድንኳኑ መጋረጆች የቀረ ትርፍ ግማሽ መጋረጃ በማደሪያው ጀርባ ይንጠልጠል።

13፤ ማደሪያውን እንዲሸፍን ከርዝመቱ በአንድ ወገን አንድ ከንድ፤ በአንድ ወገንም አንድ ከንድ ከድንኳኑ መጋረጆች የቀረው ትርፍ በማደሪያው ውጭ በወዲህና በወዲያ ይንጠልጠል።

14፤ ለድንኳኑም መደረቢያ ከቀይ አውራ በግ ቁርበት፤ ከዚያም በላይ ሌላ መደረቢያ ከአቆስጣ ቁርበት አድርግ።

- 15፤ ለማደሪያውም የሚቆሙትን ሳንቆች ከግራር እንጨት አድርግ።
- 16፤ የሳንቃው ሁሉ ርዝመቱ አሥር ከንድ፣ ወርዱም አንድ ከንድ ተኩል ይሁን።
- 17፤ ለእያንዳንዱም ሳንቃ አንዱን በአንዱ ላይ የሚያያይዙ ሁለት ማጋጠሚያዎች ይሁኑለት፤ ለማደሪያው ሳንቆች ሁሉ እንዲሁ አድርግ።
- 18፤ ለማደሪያውም በደቡብ ወገን ሆኖ ሳንቆችን አድርግ።
- 19፤ ከሆያውም ሳንቆች በታች አርባ የብር እግሮችን አድርግ፤ ከእያንዳንዱ ሳንቃ በታች ለሁለት ማጋጠሚያዎች ሁለት እግሮች ይሁኑ።
- 20፤ ለማደሪያው ለሁለተኛው ወገን በሰሜን በኩል ሆኖ ሳንቆች፤
- 21፤ ለእነርሱም አርባ የብር እግሮች ይሁኑ፤ ከእያንዳንዱም ሳንቃ በታች ሁለት እግሮች ይሁኑ።
- 22፤ ለማደሪያውም በምዕራቡ ወገን በስተ ጎረቤት ስድስት ሳንቆችን አድርግ።
- 23፤ ለማደሪያውም ለሁለቱ ማዕዘን በስተ ጎረቤት ሁለት ሳንቆችን አድርግ።
- 24፤ ከታችም እስከ ላይ እስከ አንደኛው ቀለበት ድረስ አንዱ ሳንቃ ድርብ ይሁን፤ እንዲሁም ለሁለቱ ይሁን፤ እነርሱም ለሁለቱ ማዕዘን ይሆናሉ።
- 25፤ ስምንት ሳንቆችና አሥራ ስድስት የብር እግሮቻቸው ይሁኑ፤ ከእያንዳንዱም ሳንቃ በታች ሁለት እግሮች ይሆናሉ።
- 26፤ ከግራርም እንጨት በማደሪያው በአንድ ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች፤
- 27፤ በማደሪያውም በሁለተኛው ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች፤ በማደሪያውም በስተ ጎረቤት በምዕራብ ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች አድርግ።
- 28፤ መካከለኛውም መወርወሪያ በሳንቆች መካከል ከዳር እስከ ዳር ይለፍ።
- 29፤ ሳንቆቹንም በወርቅ ለብጣቸው፤ ቀለበቶቻቸውንም የመወርወሪያ ቤት እንዲሆኑላቸው ከወርቅ ሥራቸው፤ መወርወሪያዎችንም በወርቅ ለብጣቸው።
- 30፤ ማደሪያውንም በተራራ እንዳሳየሁህ ምሳሌ አቁም።
- 31፤ መጋረጃውንም ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ ከተፈተለ ከጥሩ በፍታም አድርግ፤ ብልህ ሠራተኛ እንደሚሠራ ኪሩቤል በእርሱ ላይ ይሁኑ።
- 32፤ በወርቅ በተለበጡት ከግራር እንጨትም በተሠሩት በአራቱ ምስሶች ላይ ስቀለው፤ ከላቦቻቸውም ከወርቅ፣ አራቱም እግሮቻቸው ከብር የተሠሩ ይሁኑ።
- 33፤ መጋረጃውንም ከመያዣዎቹ በታች ታንጠለጥለዋለህ፤ በመጋረጃውም ውስጥ የምስክርን ታቦት አግባው፤ መጋረጃውም በቅድስቱና በቅድስተ ቅዱሳኑ መካከል መለያ ይሁናችሁ።

34፤ በቅድስተ ቅዱሳኑም ውስጥ የስርየት መከደኛውን በምስክሩ ታቦት ላይ አድርግ።

35፤ ገበታውንም በመጋረጃው ውጭ፥ መቅረዙንም በገበታው ፊት ለፊት በማደራያው በደቡብ ወገን አድርግ፤ ገበታውንም በሰሜን ወገን አድርገው።

36፤ ለድንኳኑም ደጃፍ ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ ከተፈተለ ከጥሩ በፍታም በጥልፍ አሠራር የተሠራ መጋረጃ አድርግለት።

37፤ ለመጋረጃውም አምስት ምስሶች ከግራር እንጨት አድርግ፥ በወርቅም ለብጣቸው፤ ኩላቦቻቸውም ከወርቅ የተሠሩ ይሁኑ፤ አምስትም እግሮች አድርግላቸው።

**ምዕራፍ 27።**

1፤ ርዝመቱ አምስት ክንድ፥ ወርዱም አምስት ክንድ መሠዊያ ከግራር እንጨት አድርግ፤ አራት ማዕዘንም ይሁን፤ ከፍታውም ሦስት ክንድ ይሁን።

2፤ በአራቱም ማዕዘን ቀንዶችን ታደርጋለህ፥ ቀንዶቹም ከእርሱ ጋር በአንድ የተሠሩ ይሁኑ፤ በናስም ለብጠው።

3፤ አመድ የሚሆንባቸውን ምንቀቶች፥ መጫሪያዎቹንም፥ ድስቶቹንም፥ ሜንጦቹንም፥ ማንደጃዎቹንም አድርግ፤ ዕቃውንም ሁሉ ከናስ አድርግ።

4፤ እንደ መረብ ሆኖ የተሠራ የናስ መከታ አድርግለት፤ ለመከታውም አራት የናስ ቀለበት በአራት ማዕዘኑ አድርግለት።

5፤ መከታውም እስከ መሠዊያው እኩሌታ ይደርስ ዘንድ በመሰዊያው በሚዞረው በእርከኑ ታች አድርገው።

6፤ ለመሠዊያውም ከግራር እንጨት መሎጊያዎችን ሠርተህ በናስ ለብጣቸው።

7፤ መሎጊያዎቹም በቀለበቶች ውስጥ ይግቡ፤ መሠዊያውንም ስትሸከሙ መሎጊያዎቹ በሁለቱ ወገኖች ይሁኑ።

8፤ ከሳንቆች ሠርተህ ባዶ አድርገው፤ በተራራው እንዳሳየሁህ ምሳሌ እንዲሁ ያድርጉት።

9፤ የማደራያውንም አደባባይ ሥራ፤ በደቡብ ወገን የጥሩ በፍታ መጋረጆች ይሁኑለት፥ የአንዱም ወገን ርዝመት መቶ ክንድ ይሁን፤

10፤ ከናስ የተሠሩ ሀያ ምስሶችና ሀያ እግሮች ይሁኑለት፤ የምስሶቹም ኩላቦችና ዘንጎች የብር ይሁኑ።

11፤ እንዲሁም በሰሜን ወገን መቶ ክንድ ርዝመት ያላቸው መጋረጆች፥ ከናስ የተሠሩ ሀያ ምስሶች ሀያም እግሮች ይሁኑ፤ ለምስሶችም የብር ኩላቦችና ዘንጎች ይሁኑ።

12፤ በምዕራብም ወገን ለአደባባዩ ስፋት አምሳ ክንድ ርዝመት ያላቸው መጋረጆች፥ አሥርም ምስሶች፥ አሥርም እግሮች ይሁኑለት።

13፤ በምሥራቅም ወገን የአደባባዩ ስፋት አምሳ ክንድ ይሁን።

14፤ በአንድ ወገን የመጋረጆቹ ርዝመት አሥራ አምስት ክንድ ይሁን፤ ምስሶቹም ሦስት፥ እግሮቹም ሦስት ይሁኑ።

15፤ በሌላውም ወገን የመጋረጃች ርዝመት አሥራ አምስት ከንድ ይሆናል፤ ምስሶቹም ሦስት፣ እግሮቹም ሦስት ይሁኑ።

16፤ ለአደባባዩም ደጅ ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ ከጥሩ በፍታም በጥልፍ አሠራር የተሠራ ሆኖ ከንድ መጋረጃ ይሆናል፤ ምስሶቹም አራት፣ እግሮቹም አራት ይሁኑ።

17፤ በአደባባዩም ዙሪያ ላሉት ምስሶች ሁሉ የብር ዘንጎች፣ የብርም ኩላቦች፣ የናስም እግሮች ይሁኑላቸው።

18፤ የአደባባዩ ርዝመት መቶ ከንድ ስፋቱም አምሳ ከንድ ይሁን፣ የመጋረጃውም ከፍታ አምስት ከንድ ይሁን፤ መጋረጃውም ከጥሩ በፍታ፣ እግሮቹም ከናስ የተሠሩ ይሁኑ።

19፤ ለማገልገል ሁሉ የማደሪያው ዕቃ ሁሉ፣ ካስማዎቹም ሁሉ የአደባባዩም ካስማዎች ሁሉ፣ የናስ ይሁኑ።

20፤ አንተም መብራቱን ሁልጊዜ ያበሩት ዘንድ ለመብራት ተወቅጦ የተጠለለ ጥሩ የወይራ ዘይት እንዲያመጡልህ የእስራኤልን ልጆች እዘዛቸው።

21፤ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በምስክሩ ታቦት ፊት ባለው መጋረጃ ውጭ አሮንና ልጆቹ ከማታ እስከ ማለዳ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት እንዲበራ ያሰናዱት፤ በእስራኤል ልጆች ዘንድ ለልጅ ልጃቸው የዘላለም ሥርዓት ይሁን።

**ምዕራፍ 28።**

1፤ አንተም ወንድምህን አሮንን ከእርሱም ጋር ልጆቹን ከእስራኤል ልጆች መካከል ለይተህ ካህናት ይሆኑልኝ ዘንድ ወደ አንተ አቅርብ፤ አሮንን የአሮንንም ልጆች፣ ናዳብን አብዮድንም አልዳዛርንም ኢታምርንም፣ አቅርብ።

2፤ የተቀደሰውንም ልብስ ለክብርና ለጌጥ እንዲሆን ለወንድምህ ለአሮን ሥራሉት።

3፤ አንተም ካህን ሆኖ እንዲያገለግለኝ አሮን ቅዱስ ይሆን ዘንድ ልብስ እንዲሠሩሉት የጥበብ መንፈስ ለሞላሁባቸው በልባቸው ጥበቦች ለሆኑት ሁሉ ተናገር።

4፤ የሚሠሩላቸውም ልብሶች እነዚህ ናቸው፤ የደረት ኪስ ኤፋድም ቀሚስም ዝንጉርጉር ሸሚዝም መጠምጠሚያም መታጠቂያም፤ እነዚህም ካህናት ይሆኑልኝ ዘንድ ለወንድምህ ለአሮን ለልጆቹም የተቀደሰ ልብስ ያድርጉ።

5፤ ወርቅንም፣ ሰማያዊና ሐምራዊ ቀይም ግምጃ፣ ጥሩ በፍታም ይውሱዱ።

6፤ ኤፋዱንም በብልሃት የተሠራ በወርቅና በሰማያዊ በሐምራዊም በቀይም ግምጃ ከተፈተለ ከጥሩ በፍታም ብልህ ሠራተኛ እንደሚሠራ ያድርጉ።

7፤ ሁለቱ ወገን አንድ እንዲሆን በሁለቱ ጫንቃ ላይ የሚጋጠም ጨርቅ ይሁን።

8፤ በላዩም መታጠቂያ ሆኖ በብልሃት የተጠለፈው የኤፋድ ቋድ እንደ እርሱ ከእርሱም ጋር አንድ ይሁን፤ ከወርቅና ከሰማያዊ ከሐምራዊ ከቀይ ግምጃም ከተፈተለ ከጥሩ በፍታም የተሠራ ይሁን።

9፤ ሁለትም የመረግድ ድንጋይ ወስደህ የእስራኤልን ልጆች ስም ስማቸውን ቅረጽባቸው፤

10፤ እንደ አወላለዳቸው ስድስት ስም በአንድ ድንጋይ፣ የቀረውንም ስድስቱን ስም በሌላው ቅረጽ።

11፤ በቅርጽ ሠራተኛ ሥራ እንደ ማገገም ቅርጽ አድርገህ የእስራኤልን ልጆች ስም በሁለት ድንጋዮች ቅረጽ በወርቅም ፈርጥ አድርግ።

12፤ የእስራኤል ልጆችም የመታሰቢያ ድንጋዮች ይሆኑ ዘንድ ሁለቱን ዕንቅጥዎች በኤፋዱ ጫንቃዎች ላይ ታደርጋለህ፤ አርንም በሁለቱ ጫንቃዎች ላይ ለመታሰቢያ ስማቸውን በእግዚአብሔር ፊት ይሸከማል።

13፤14፤ የወርቅም ፈርጦች ሁለትም ድሪዎች ከጥሩ ወርቅ ሥራ፤ እንደ ተገባዎቹም ገመድ አድርግ፤ የተገባዎቹትንም ድሪዎች በፈርጦቹ ላይ አንጠልጥል።

15፤ ብልህ ሠራተኛም እንደሚሠራ የፍርዱን የደረት ኪስ ሥራው እንደ ኤፋዱም አሠራር ሥራው፤ ከወርቅና ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ ከጥሩ በፍታም ሥራው።

16፤ ርዝመቱ ስንዝር ስፋቱም ስንዝር ሆኖ ትክክልና ድርብ ይሆናል።

17፤ በአራት ተራ የሆነ የዕንቁፍ ፈርጥ አድርግበት፤ በፊተኛው ተራ ስርድዮን፤ ቶጳዝዮን፤ የሚያብረቀርቅ ዕንቁፍ፤

18፤ በሁለተኛውም ተራ በሉር፤ ሰንፔር፤ አልማዝ፤

19፤ በሦስተኛውም ተራ ያክንት፤ ኬልቄዶን፤ አሜቴስጢኖስ፤

20፤ በአራተኛውም ተራ ቢረሌ፤ መረግድ፤ ኢያስጲድ በወርቅ ፈርጥ ይደረጋሉ።

21፤ የዕንቁፍም ድንጋዮች እንደ እስራኤል ልጆች ስሞች አሥራ ሁለት ይሆናሉ፤ በየስማቸውም ማተሚያ እንደሚቀረጽ ይቀረጹ፤ ስለ አሥራ ሁለቱ ነገዶችም ይሁኑ።

22፤ ለደረቱ ኪስም የተገባዎቹትን ድሪዎች እንደ ገመድ አድርገህ ከጥሩ ወርቅ ሥራቸው።

23፤ ለደረቱ ኪስም ሁለት የወርቅ ቀለቦች ሥራ፤ ሁለቱንም ቀለቦች በደረቱ ኪስ በሁለቱ ወገን አድርጋቸው።

24፤ የተገባዎቹትንም ሁለቱን የወርቅ ድሪዎች በደረቱ ኪስ ወገኖች ወዳሉት ወደ ሁለቱ ቀለቦች ታገባቸዋለህ።

25፤ የሁለቱንም ድሪዎች ጫፎች በሁለቱ ፈርጦች ውስጥ አግብተህ በኤፋዱ ጫንቃዎች ላይ በፊታቸው ታደርጋቸዋለህ።

26፤ ሁለት የወርቅ ቀለቦችም ሥራ፤ እነርሱንም በኤፋዱ ፊት ለፊት ባለው በደረቱ ኪስ በሁለቱ ጫፎች ላይ ታደርጋቸዋለህ።

27፤ ደግሞም ሁለት የወርቅ ቀለቦች ሥራ፤ በኤፋዱም ፊት ከጫንቃዎች በታች በብልሃት ከተጠለፈ ከኤፋዱ ቋድ በላይ በመያዣው አጠገብ ታደርጋቸዋለህ።

28፤ የደረቱም ኪስ በብልሃት ከተጠለፈ ከኤፋዱ ቋድ በላይ እንዲሆን ከኤፋዱም እንዳይለይ፤ የደረቱን ኪስ ከቀለቦቹ ወደ ኤፋዱ ቀለቦች በሰማያዊ ፈትል ያስሩታል።

29፤ አርንም ወደ መቅደስ በገባ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም መታሰቢያ የእስራኤልን ልጆች ስሞች በፍርዱ በደረት ኪስ ውስጥ በልቡ ላይ ይሸከም።

30፤ በፍርድ በደረሰ ኪስም ውስጥ ኡሪምንና ቱሚምን ታደርጋለህ፤ በእግዚአብሔርም ፊት በገባ ጊዜ በአሮን ልብ ላይ ይሆናሉ፤ አሮንም በእግዚአብሔር ፊት ሁልጊዜ የእስራኤልን ልጆች ፍርድ በልቡ ላይ ይሸከማል።

31፤ የኤፉዱንም ቀሚስ ሁሉ ሰማያዊ አድርገው።

32፤ ከላይም በመካከል አንገትጌ ይሁንበት፤ እንዳይቀደድም እንደ ጥሩ ጥራት ጥልፍ በአንገትጌው ዙሪያ ይሁንበት።

33፤ በታችኛውም ዘርፍ ዙሪያ ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ ሮማኖች አድርግ፤ በዚያም መካከል በዙሪያው የወርቅ ሻኩራዎች አድርግ፤

34፤ የወርቅ ሻኩራ ሮማንም፣ ሌላም የወርቅ ሻኩራ ሮማንም በቀሚሱ ዘርፍ ዙሪያውን ይሆናሉ።

35፤ በማገልገል ጊዜም በአሮን ላይ ይሆናል፤ እርሱም እንዳይሞት ወደ መቅደሱ በእግዚአብሔር ፊት ሲገባና ሲወጣ ድምፁ ይሰማል።

36፤ ከጥሩ ወርቅም ቅጠል የሚመስል ምልክት ሥራ፣ በእርሱም እንደ ማኅተም ቅርጽ አድርገህ። ቅድስና ለእግዚአብሔር የሚል ትቀርጽበታለህ።

37፤ በሰማያዊም ፊትል በመጠምጠሚያው ፊት ላይ ታንጠለጥለላለህ።

38፤ በአሮንም ግምባር ላይ ይሆናል፣ አሮንም የእስራኤል ልጆች በሚያቀርቡትና በሚቀድሱት በቅዱስ ስጦታቸው ሁሉ ላይ ያለውን ኃጢአት ይሸከም፤ በእግዚአብሔርም ፊት ሞገስ እንዲሆንላቸው ቅጠል የሚመስለው ምልክቱ ሁልጊዜ በግምባሩ ላይ ይሁን።

39፤ ሸሚዙንም ከጥሩ በፍታ ዝንጉርጉር አድርገህ፣ መጠምጠሚያውን ከበፍታ ትሠራለህ፤ በጥልፍ አሠራር መታጠቂያም ትሠራለህ።

40፤ ለአሮንም ልጆች ሸሚዞችን መታጠቂያዎችንም ቆቦችንም ለክብርና ለጌጥ ታደርግላቸዋለህ።

41፤ ይህንም ሁሉ ወንድምህን አሮንን ከእርሱም ጋር ልጆቹን ታለብሳቸዋለህ፤ በክህነት እንዲያገለግሉኝ ትቀባቸዋለህ፣ ትከናቸዋለህ፣ ትቀድሳቸውማለህ።

42፤ ኅፍረተ ሥጋቸውንም ይከድኑበት ዘንድ የበፍታ ሱሪ ታደርግላቸዋለህ፤ ከወገባቸውም እስከ ጭናቸው ይደርሳል፤

43፤ ኃጢአትም እንዳይሆንባቸው እንዳይሞቱም፣ ወደ መገናኛው ድንኳን ሲገቡ በመቅደሱም ያገለግሉ ዘንድ ወደ መሠዊያው ሲቀርቡ በአሮንና በልጆቹ ላይ ይሆናል፤ ለእርሱ ከእርሱም በኋላ ለዘሩ ለዘላለም ሥርዓት ይሆናል።

**ምዕራፍ 29።**

1፤ እኔንም በክህነት እንዲያገለግሉኝ ትቀድሳቸው ዘንድ የምታደርግባቸው ነገር ይህ ነው፤ ነውር የሌለባቸውን አንድ ወይፈንና ሁለት አውራ በጎች ትወስዳለህ።

2፤ ቂጣ እንጀራ፣ በዘይትም የተለወሰ የቂጣ እንጐቻ፣ በዘይትም የተቀባ ስስ ቂጣ ከመልካም ስንዴ ታደርጋለህ።

3፤ በአንድ ሌማትም ታደርጋቸዋለህ፤ ከወይፈኑና ከሁለቱ አውራ በጎች ጋር በሌማቱ ታቀርባቸዋለህ።

- 4፤ አሮንና ልጆቹንም ወደ መገናኛው ድንኳን ታቀርባቸዋለህ፤ በውኃም ታጥባቸዋለህ።
- 5፤ ልብሶችን ወስደህ ለአሮን ሸሚዝና የኤፋድ ቀሚስ ኤፋድም የደረት ኪስም ታለብሰዋለህ፤ በብልሃትም በተጠለፈ ቋድ ታስታጥቀዋለህ፤
- 6፤ መጠምጠሚያውንም በራሱ ላይ ታደርጋለህ፤ የተቀደሰውንም አክሊል በመጠምጠሚያው ላይ ታኖራለህ።
- 7፤ የቅብዓትንም ዘይት ወስደህ በራሱ ላይ ታፈስሰዋለህ፤ ትቀባውማለህ።
- 8፤ ልጆቹንም ታቀርባቸዋለህ፤ ሸሚዞቹንም ታለብሳቸዋለህ።
- 9፤ አሮንና ልጆቹንም በመታጠቂያ ታስታጥቃቸዋለህ፤ ቆብንም ታለብሳቸዋለህ፤ ለዘላለም ሥርዓትም ከህነት ይሆንላቸዋል፤ እንዲሁም አሮንና ልጆቹን ትከናቸዋለህ።
- 10፤ ወይፈኑንም ወደ መገናኛው ድንኳን በር ፊት ታቀርባለህ፤ አሮንና ልጆቹም እጆቻቸውን በወይፈኑ ራስ ላይ ይጭናሉ።
- 11፤ ወይፈኑንም በመገናኛው ድንኳን በር አጠገብ በእግዚአብሔር ፊት ታርደዋለህ።
- 12፤ ከወይፈኑም ደም ወስደህ በመሠዊያው ቀንዶች ላይ በጣትህ ትረጨዋለህ፤ ደሙንም ሁሉ ከመሠዊያው በታች ታፈስሰዋለህ።
- 13፤ የሆድ ዕቃውንም የሚሸፍነውን ስብ ሁሉ በጉልበቱም ላይ ያለውን መረብ ሁለቱንም ኩላሊቶች በላያቸውም ያለውን ስብ ወስደህ በመሠዊያው ላይ ታቃጥላለህ።
- 14፤ የወይፈኑን ሥጋ ግን፥ ቁርባቱንም፥ ፈርሱንም ከሰፈር ውጭ በእሳት ታቃጥለዋለህ፤ የኃጢአት መሥዋዕት ነው።
- 15፤ አንደኛውንም አውራ በግ ትወስደዋለህ፤ አሮንና ልጆቹም በአውራው በግ ራስ ላይ እጆቻቸውን ይጭናሉ።
- 16፤ አውራውንም በግ ታርደዋለህ፤ ደሙንም ወስደህ በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ትረጨዋለህ።
- 17፤ አውራውንም በግ በየብልቱ ትቁርጠዋለህ፤ የሆድ ዕቃውንና እግሮቹንም ታጥባለህ፤ ከብልቱና ከራሱም ጋር ታኖረዋለህ።
- 18፤ አውራውንም በግ በሞላው በመሠዊያው ላይ ታቃጥላለህ፤ ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት ነው፤ ጣፋጭ ሸቱ ነው። ለእግዚአብሔር የቀረበ የእሳት ቅርባን ነው።
- 19፤ ሁለተኛውንም አውራ በግ ትወስደዋለህ፤ አሮንና ልጆቹም እጆቻቸውን በአውራው በግ ራስ ላይ ይጭናሉ።
- 20፤ አውራውንም በግ ታርደዋለህ፤ ደሙንም ትወስዳለህ፤ የአሮንንም የቀኝ ጆሮ ጫፍ፥ የልጆቹንም የቀኝ ጆሮአቸውን ጫፍ፥ የቀኝ እጃቸውንና የቀኝ እግራቸውን አውራ ጣት ታስነካለህ፤ ደሙንም በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ትረጨዋለህ።
- 21፤ በመሠዊያውም ላይ ካለው ደም ከቅብዓት ዘይትም ወስደህ በአሮንና በልብሱ ላይ፥ ከእርሱም ጋር ባሉት በልጆቹና በልብሶቻቸው ላይ ትረጨዋለህ፤ እርሱም ልብሶቹም፥ ከእርሱም ጋር ልጆቹ ልብሶቻቸውም ይቀደሳሉ።
- 22፤ ደግሞም የሚካኑበት አውራ በግ ነውና የበጉን ስብ፥ ላቱንም፥ የሆድ ዕቃውንም የሚሸፍነውን ስብ፥ በጉብቱም ላይ ያለውን መረብ፥ ሁለቱንም ኩላሊቶች በላያቸውም ያለውን ስብ፥ የቀኙንም ወርቅ ትወስዳለህ።

23፤ አንድ እንጀራ፣ አንድም የዘይት እንጀራ፣ አንድም ስስ ቂጣ በእግዚአብሔር ፊት በሌማት ካለው ቂጣ እንጀራ ትወስዳለህ፤

24፤ ሁሉንም በአሮን እጆችና በልጆቹ እጆች ታኖረዋለህ፤ ለሚወዘዘዝ ቀኑን በእግዚአብሔር ፊት ትወዘውዘዋለህ።

25፤ ከእጃቸውም ትቀበለዋለህ፤ በመሠዊያውም ላይ ከሚቃጠል መሥዋዕት ጋር በእግዚአብሔር ፊት ጣፋጭ ሸቱ እንዲሆን ታቃጥለዋለህ፤ እርሱ ለእግዚአብሔር የእሳት ቀኑን ነው።

26፤ ለአሮንም ከህነት የታረደውን በግ ፍርምባ ወስደህ ለሚወዘዘዝ ቀኑን በእግዚአብሔር ፊት ትወዘውዘዋለህ፤ እርሱም የአንተ ወግ ይሆናል።

27፤ ከሚካኑበትም አውራ በግ የተወሰደ ለአሮንና ለልጆቹ ወግ የሚሆን ለመሥዋዕት የተወዘዘውን ፍርምባና የተነሣውን ወርቅ ትቀድሳለህ።

28፤ ያውም የማንሣት ቀኑን ነውና ከእስራኤል ልጆች ዘንድ ለዘላለም የአሮንና የልጆቹ ወግ ይሁን፤ የእስራኤል ልጆች የሚያቀርቡት የደኅንነት መሥዋዕታቸው የማንሣት ቀኑን ይሆናል፤ ለእግዚአብሔር የማንሣት ቀኑን ይሆናል።

29፤ የተቀደሰውም የአሮን ልብስ ይቀቡበትና ይካኑበት ዘንድ ከእርሱ በኋላ ለልጆቹ ይሁን።

30፤ ከልጆቹም በእርሱ ፋንታ ካህን የሚሆነው በመቅደስ ለማገልገል ወደ መገናኛው ድንኳን ሲገባ ሰባት ቀን ይልበሰው።

31፤ የሚካንበትንም አውራ በግ ወስደህ ሥጋውን በተቀደሰ ስፍራ ትቀቅለዋለህ።

32፤ አሮንና ልጆቹም የአውራውን በግ ሥጋ በሌማትም ያለውን እንጀራ በመገናኛው ድንኳን በር ይበሉታል።

33፤ የተካኑና የተቀደሱ ይሆኑ ዘንድ ማስተስረያ የሆነውን ነገር ይበሉት፤ ሌላ ሰው ግን አይበላው፤ የተቀደሰ ነውና።

34፤ የተካኑበትም ሥጋ ወይም እንጀራ ተርፎ ቢያድር፣ የቀረውን በእሳት ታቃጥለዋለህ፤ የተቀደሰ ነውና አይበላም።

35፤ እንዳዘዘሁህም ሁሉ በአሮንና በልጆቹ እንዲህ አድርግ፤ ሰባት ቀን ትከናቸዋለህ።

36፤ ዕለት ዕለትም ስለ ማስተስረይ ለኃጢአት መሥዋዕት ወይፈኑን ታቀርባለህ፤ ማስተስረያም ባደረግህ ጊዜ መሠዊያውን ታነጻዋለህ፤ ቅዱስም ይሆን ዘንድ ትቀባለህ።

37፤ ሰባት ቀን ለመሠዊያው ማስተስረያ ታደርጋለህ፣ ትቀድሰውማለህ፤ መሠዊያውም ቅድስተ ቅዱሳን ይሆናል፤ መሠዊያውንም የሚነካ ሁሉ ቅዱስ ይሆናል።

38፤ በመሠዊያውም ላይ የምታቀርበው ይህ ነው፤ በቀን በቀን ዘወትር ሁለት የዓመት ጠቦቶች ታቀርባለህ።

39፤ አንዱን ጠቦት በማለዳ ቀኑን አድርገህ ታቀርባለህ፤ ሁለተኛውንም ጠቦት በማታ ቀኑን አድርገህ ታቀርባለህ።

40፤ ከአንዱ ጠቦትም ጋር የኢን መስፈሪያ አራተኛ እጅ በሆነ ተወቅጦ በተጠለለ ዘይት የተለወሰ የኢፍ መስፈሪያ አሥረኛ እጅ መልካም ዱቄት፣ ደግሞ ለመጠጥ ቀኑን የኢን መስፈሪያ አራተኛ እጅ የወይን ጠጅ ታቀርባለህ።

41፤ ሁለተኛውንም ጠበቅ በማታ ታቀርባለህ፤ እንደ ማለዳውም የእህልና የመጠጥ ቀኑርባን ታደርግበታለህ፤ ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽቱ እንዲሆን የእሳት ቀኑርባን ይሆናል።

42፤ ለአንተ እናገር ዘንድ ከእናንተ ጋር በምገናኝበት በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ፤ በእግዚአብሔር ፊት ይህ ዘወትር ለልጅ ልጃችሁ የሚቃጠል መስዋዕት ይሆናል።

43፤ ከእስራኤልም ልጆች ጋር በዚያ እገናኛለሁ፤ ድንኳኑም በከብሬ ይቀደሳል።

44፤ የመገናኛውንም ድንኳን መሠዊያውንም እቀድሳለሁ፤ በከህነትም ያገለግሉኝ ዘንድ አሮንንና ልጆቹን እቀድሳለሁ።

45፤ በእስራኤልም ልጆች መካከል እኖራለሁ፤ አምላክም እሆናቸዋለሁ።

46፤ በመካከላቸውም እኖር ዘንድ ከግብፅ ምድር ያወጣኋቸው አምላካቸው እግዚአብሔር እኔ እንደ ሆንሁ ያውቃሉ፤ እኔ አምላካቸው እግዚአብሔር ነኝ።

**ምዕራፍ 30።**

1፤ የዕጣን መሠዊያውን ሥራ፤ ከግራር እንጨት አድርገው።

2፤ ርዝመቱ አንድ ከንድ፣ ስፋቱም አንድ ከንድ፣ አራት ማዕዘን ይሁን፤ ከፍታውም ሁለት ከንድ ይሆናል፤ ቀንዶቹም ከእርሱ ጋር በአንድነት የተሠሩ ይሁኑ።

3፤ ላይኛውንና የግድግዳውንም ዙሪያ ቀንዶቹንም በጥሩ ወርቅ ትለብጠዋለህ፤ በዙሪያውም የወርቅ ከፈፍ ታደርግለታለህ።

4፤ ከከፈፉም በታች ሁለት የወርቅ ቀለቦች አድርግላት። በዚህና በዚያ በሁለቱ ጎን ታደርጋቸዋለህ፤ ለመሸከምም የመሎጊያዎች ስፍራ ይሁኑ።

5፤ መሎጊያዎቹንም ከግራር እንጨት አድርግ፤ በወርቅም ለብጣቸው።

6፤ በምስክሩ ታቦት አጠገብም ካለው መጋረጃ በፊት ታኖረዋለህ ይህንም አንተን በምገናኝበት ከምስክሩ በላይ ባለው በስርዮት መክደኛ ፊት ታኖረዋለህ።

7፤ አሮንም የጣፋጭ ሽቱ እጣን ይጠንበት፤ በማለዳ በማለዳ መብራቶቹን ሲያዘጋጅ ይጠነው።

8፤ ይህን በእግዚአብሔር ፊት ለልጅ ልጃችሁ የዘወትር ዕጣን ይሆን ዘንድ አሮን በማታ ጊዜ መብራቶቹን ሲያበራ ያጥነዋል።

9፤ ሌላም ዕጣን፣ የሚቃጠለውንም መስዋዕት፣ የእህሉንም ቀኑርባን አታቀርብበትም፤ የመጠጥም ቀኑርባን አታፈስስበትም።

10፤ አሮንም በአመት አንድ ጊዜ በቀንዶቹ ላይ ማስተስረያ ያደርጋል፤ በአመት አንድ ጊዜ ለልጅ ልጃችሁ ማስተስረያ በሚሆን በኃጢአት መስዋዕት ደም ማስተስረያ ያደርግበታል። ለእግዚአብሔር ቅድስተ ቅዱሳን ናት።

11፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።

12፤ አንተ የእስራኤልን ልጆች ቀጥር ተቀብለህ፤ በቁጠርሃቸው ጊዜ መቅሰፍት እንዳይሆንባቸው፤ በቁጠርሃቸው ጊዜ ከእነርሱ ሰው ሁሉ እንደ ቀጥራቸው መጠን የነፍሱን ቤዛ ለእግዚአብሔር ይስጥ።

- 13፤ አልፎ የሚቆጠር ሁሉ ግማሽ ሰቅል እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን ይሰጣል፤ የሰቅል ግማሽ ለእግዚአብሔር ያነሣል።
- 14፤ ሰቅሉ ሆኖ አባሊ ነው። አልፎ የተቆጠረ ሁሉ፣ ከሆኖ ዓመት ጀምሮ ከዚያም ከፍ ያለ፣ የእግዚአብሔርን ስጦታ ይሰጣል።
- 15፤ ለነፍሳችሁ ማስተሰረያ የእግዚአብሔርን ስጦታ ስትሰጡ ባለ ጠጋው ከሰቅል ግማሽ አይጨምር፣ ድህውም አያጉድል።
- 16፤ የማስተሰረያውንም ገንዘብ ከእስራኤል ልጆች ወስደህ ለመገናኛው ድንኳን ማገልገያ ታደርገዋለህ፤ በእግዚአብሔርም ፊት ለነፍሳችሁ ቤዛ እንዲሆን ለእስራኤል ልጆች መታሰቢያ ይሁን።
- 17፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።
- 18፤ የመታጠቢያ ሰንና መቀመጫውን ከናስ ሥራ፤ በመገናኛው ድንኳንና በመሠዊያው መካከል እርሱን አድርገህ ውኃን ትጨምርበታለህ።
- 19፤ አሮንና ልጆቹም እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን ይታጠቡበታል።
- 20፤ ወደ መገናኛው ድንኳን በገቡ ጊዜ፣ ለእግዚአብሔርም የእሳት መስዋዕት ያቃጥሉ ዘንድ ወደ መሠዊያው ሊያገለግሉ በቀረቡ ጊዜ፣ እንዳይሞቱ ይታጠቡበታል።
- 21፤ እንዳይሞቱም እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን ይታጠቡ፤ ይህም ለእርሱ ከእርሱም በኋላ ለዘሩ የዘላለም ሥርዓት ይሆንላቸዋል።
- 22፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።
- 23፤ አንተም ከቡሩን ሽቱ ውሰድ፤ የተመረጠ ከርቤ አምስት መቶ ሰቅል፣ ግማሽም ጣፋጭ ቀረፋ ሁለት መቶ አምሳ ሰቅል፣ የጠጅ ሣርም እንዲሁ ሁለት መቶ አምሳ ሰቅል፣
- 24፤ ብርጉድም አምስት መቶ ሰቅል እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን፣ የወይራ ዘይትም አንድ የኢን መስፈሪያ ትወስዳለህ።
- 25፤ በቀማሚም ብልሃት እንደ ተሠራ ቅመም፣ የተቀደሰ የቅብዓት ዘይት ታደርገዋለህ፤ የተቀደሰ የቅብዓት ዘይት ይሆናል።
- 26፤ የመገናኛውንም ድንኳን፣ የምስክሩንም ታቦት፣
- 27፤ ገበታውንም ዕቃውንም ሁሉ፣ መቅረዙንም ዕቃውንም፣ የዕጣን መሠዊያውንም፣
- 28፤ ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነውን መሠዊያና ዕቃውንም ሁሉ፣ የመታጠቢያውን ሰንና መቀመጫውንም ትቀባበታለህ።
- 29፤ ሁሉንም ትቀድሳቸዋለህ፣ ቅድስተ ቅዱሳንም ይሆናሉ፤ የሚነካቸውም ሁሉ ቅዱስ ይሆናል።
- 30፤ በከህነትም ያገለግሉኝ ዘንድ አሮንንና ልጆቹን ቅባቸው፣ ቀድሳቸውም።
- 31፤ አንተም ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ተናገር። ይህ ለልጅ ልጆችሁ የተቀደሰ የቅብዓት ዘይት ይሁንልኝ።
- 32፤ በሰው ሥጋ ላይ አይፍሰስ፤ እንደ እርሱም የተሰራ ሌላ ቅብዓት አታድርጉ፤ ቅዱስ ነው፣ ለእናንተም ቅዱስ ይሁን።

33፤ እንደ እርሱ ያለውን የሚያደርግ ሰው፤ በሌላም ሰው ላይ የሚያፈስሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ።

34፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። ጣፋጭ ሽቱ ውሰድ፤ የሚንጠባጠብ ሙጫ፤ በዛጎል ውስጥ የሚገኝ ሽቱ፤ የሚሸትትም ሙጫ፤ ጥሩም እጣን ውሰድ፤ የሁሉም መጠን ትክክል ይሁን።

35፤ በቀማሚ ብልሃት እንደ ተሠራ፤ በጨው የተቀመመ ንጹሕና ቅዱስ ዕጣን አድርገው።

36፤ ከእርሱም ጥቂት ትወቅጣለህ፤ ታልመውማለህ፤ ከዚያም ወስደህ አንተን በምገናኝበት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በምስክሩ ፊት ታኖረዋለህ። እርሱም የቅዱሳን ቅዱስ ይሁንላችሁ።

37፤ እንደ እርሱ የተሠራ ዕጣን ለእናንተ አታድርጉ፤ በእናንተ ዘንድም ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሁን።

38፤ ሊያሸትተውም እንደ እርሱ የሚያደርግ ሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ።

**ምዕራፍ 31።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።

2፤ እይ ከይሁዳ ነገድ የሚሆን የሆር የልጅ ልጅ፤ የኡሪ ልጅ ባስልኤልን በስሙ ጠርቼዋለሁ።

3፤ በሥራ ሁሉ ብልሃት በጥበብም በማስተዋልም በእውቀትም የእዚአብሔርን መንፈስ ሞላሁበት፤

4፤ የጥበብን ሥራ ያስተውል ዘንድ፤ በወርቅና በብር በናስም ይሰራ ዘንድ፤

5፤ ለፈርጥ የሚሆነውን የዕንቁ ድንጋይ ይቀርጽ ዘንድ፤ እንጨቱንም ይጠርብ ዘንድ፤ ሥራውንም ሁሉ ይሠራ ዘንድ።

6፤ እኔም እነሆ ከእርሱ ጋር ከዳን ነገድ የሚሆን የአሂሳሚክን ልጅ ኤልያብን ሰጠሁ፤ ያዘዘሁህን ሁሉ ያደርጉ ዘንድ በልባቸው ጥበቦችን በሆኑት ሁሉ ጥበብን አኖርሁ።

7፤ የመገናኛውን ድንኳን፤ የምስክሩንም ታቦት፤ በእርሱም ላይ ያለውን የስርዮት መክደኛውን፤ የድንኳኑንም ዕቃ ሁሉ፤

8፤ ገበታውንም ዕቃውንም፤ ከዕቃው ሁሉ ጋር የነጻውን መቅረዝ፤ የዕጣን መሠዊያውን፤

9፤ ለሚቃጠል መሥዋት የሚሆነውንም መሠዊያ ዕቃውንም ሁሉ፤ የመታጠቢያውን ስንም መቀመጫውንም፤ በብልሃት የተሠራውንም ልብስ፤

10፤ በክህነት እኔን የሚያገለግሉበትን የካህኑን የአሮንን ልብስ ተክህኖና የልጆቹን ልብስ፤

11፤ የቅብዓቱንም ዘይት፤ ለመቅደሱ የሚሆን የጣፋጭ ሽቱውንም ዕጣን እንዳዘዘሁህ ሁሉ ያድርጉ።

12፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው።

13፤ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው። እኔ የምቀድሳችሁ እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ ታውቁ ዘንድ በእኔና በእናንተ ዘንድ ለልጅ ልጃችሁ ምልክት ነውና ሰንበቶቹን ፈጽሞ ጠብቁ።

14፤ ስለዚህ ለእናንተ ቅዱስ ነውና ሰንበትን ጠብቁ፤ የሚያረከሰውም ሰው ሁሉ ፈጽሞ ይገደል፤ ሥራንም በእርሱ የሠራ ሰው ሁሉ ከሕዝቡ መካከል ተለይቶ ይጥፋ።

15፤ ስድስት ቀን ሥራን ሥራ፤ ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ የዕረፍት ሰንበት ነው፤ በሰንበት ቀን የሚሠራ ሁሉ ፈጽሞ ይገደል።

16፤ የእስራኤልም ልጆች ለልጅ ልጃቸው ለዘላለም ቃል ኪዳን በሰንበት ያርፉ ዘንድ ሰንበትን ይጠብቁ።

17፤ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን በስድስት ቀን ስለ ፈጠረ፤ በሰባተኛውም ቀን ከሥራው ስላረፈና ስለ ተነፈሰ፤ በእኔና በእስራኤል ልጆች ዘንድ የዘላለም ምልክት ነው።

18፤ እግዚአብሔርም ከሙሴ ጋር በሲና ተራራ የተናገረውን በፈጸመ ጊዜ በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈባቸውን ከድንጋይ የሆኑ ሁለቱን የምስክር ጽላቶች ሰጠው።

**ምዕራፍ 32።**

1፤ ሕዝቡም ሙሴ ከተራራው ሳይወርድ እንደ ዘገየ ባዩ ጊዜ፤ ወደ አሮን ተሰብስበው። ይህ ከግብፅ ምድር ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንደ ሆነ አናውቅምና ተነሥተህ በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ሥራልን አሉት።

2፤ አሮንም። በሚሰባቸው በወንዶችና በሴቶች ልጆቻችሁም ጀሮ ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብራችሁ አምጡልኝ አላቸው።

3፤ ሕዝቡም ሁሉ በጀሮቻቸው ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብረው ወደ አሮን አምጡለት።

4፤ ከእጃቸውም ተቀብሎ በመቅረጫ ቀረጸው፤ ቀልጦ የተሠራ ጥጃም አደረገው፤ እርሱም። እስራኤል ሆይ፤ እነዚህ ከግብፅ ምድር ያወጡህ አማልክትህ ናቸው አላቸው።

5፤ አሮንም ባየው ጊዜ መሠዊያን በፊቱ ሠራ፤ አሮንም።ነገ የእግዚአብሔር በዓል ነው ሲል አወጀ።

6፤ በነጋውም ማልደው ተነሥተው የሚቃጠል መሥዋዕት ሠዉ፤ የደኅነትም መሥዋዕት አቀረቡ፤ ሕዝቡም ሊበሉና ሊጠጡ ተቀመጡ፤ ሊዘፍኑም ተነሡ።

7፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። ከግብፅ ምድር ያወጣኸው ሕዝብህ ኃጢአት ሠርተዋልና ሂድ፤ ውረድ።

8፤ ካዘዘኋቸው መንገድ ፈጥነው ፈቀቅ አሉ፤ ቀልጦ የተሠራ የጥጃ ምስል ለራሳቸው አደረጉ፤ ሰገዱለትም፤ ሠዉለትም። እስራኤል ሆይ፤ እነዚህ ከግብፅ ምድር ያወጡህ አማልክትህ ናቸው አሉ ሲል ተናገረው።

9፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። እኔ ይህን ሕዝብ አየሁት፤ እነሆም አንገተ ደንዳና ሕዝብ ነው።

10፤ አሁንም ቊጣዬ እንዲቃጠልባቸው እንዳጠፋቸውም ተወኝ፤ አንተንም ለታላቅ ሕዝብ አደርግሃለሁ አለው።

11፤ ሙሴም በእግዚአብሔር በአምላኩ ፊት ጸለየ፤ አለም። አቤቱ፤ ቊጣህ በታላቅ ኃይልና በጽኑ እጅ ከግብፅ ምድር ባወጣኸው በሕዝብህ ላይ ስለ ምን ተቃጠለ?

12፤ ግብፃውያንስ። በተራራ መካከል ሊገድላቸው፤ ከምድርም ፊት ሊያጠፋቸው ለከፋት አወጣቸው ብለው ስለ ምን ይናገራሉ? ከመዓትህ ተመለስ፤ ለሕዝብህም በከፋታቸው ላይ ራራ።

13፤ ዘራችሁን እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ፤ ይህችንም የተናገርኋትን ምድር ሁሉ ለዘራችሁ እሰጣታለሁ፤ ለዘላለምም ይወርሱኋታል ብለህ በራስህ የማልህላቸውን ባሪያዎችህን አብርሃምንና ይስሐቅን እስራኤልንም አስብ።

14፤ እግዚአብሔርም በሕዝቡ ላይ ሊያደርግ ስላሰበው ክፋት ራራ።

15፤ ሙሴም ተመለሰ፤ ሁለቱንም የምስክር ጽላቶች በእጁ ይዞ ከተራራው ወረደ፤ ጽላቶቹም በዚህና በዚያ በሁለት ወገን ተጽፎባቸው ነበር።

16፤ ጽላቶቹም የእግዚአብሔር ሥራ ነበሩ፤ ጽሕፈቱም በጽላቶች ላይ የተቀረጸባቸው የእግዚአብሔር ጽሕፈት ነበረ።

17፤ ኢያሱም እልል ሲሉ የሕዝቡን ድምፅ ሰምቶ ሙሴን። የሰልፍ ድምፅ በሰፈሩ ውስጥ አለ አለው።

18፤ እርሱም። ይህ የድል ነሺዎች ወይም የድል ተነሺዎች ድምፅ አይደለም፤ ነገር ግን የዘፈን ድምፅ እሰማለሁ አለው።

19፤ እንዲህም ሆነ፤ ወደ ሰፈሩ ሲቀርብ ጥጃውንም ዘፈኑንም አየ፤ የሙሴም ቀኑ ተቃጠለ፤ ጽላቶቹንም ከእጁ ጥሎ ከተራራው በታች ሰበራቸው።

20፤ የሠሩትንም ጥጃ ወስዶ በእሳት አቀለጠው፤ እንደ ትቢያም እስኪሆን ድረስ ፈጨው፤ በውኃውም ላይ በተነው፤ ለእስራኤልም ልጆች አጠጣው።

21፤ ሙሴም አሮንን። ይህን ታላቅ ኃጢአት ታመጣበት ዘንድ ይህ ሕዝብ ምን አደረገህ? አለው።

22፤ አሮንም እንዲህ አለ። ጌታዬ ሆይ፤ ቀኑን አይቃጠል፤ ይህ ሕዝብ ክፋትን እንዲወድድ አንተ ታውቃለህ።

23፤ እነርሱም። ይህ ከግብፅ ምድር ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንደ ሆነ አናውቅምና በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ሥራልን አሉኝ።

24፤ እኔም። ከእናንተ ወርቅ ያለው ሰው ከእርሱ ሰብሮ ያምጣልኝ አልኋቸው፤ ሰጡኝም፤ በእሳትም ላይ ጣልሁት፤ ይህም ጥጃ ወጣ።

25፤ ሙሴም በጠላቶቻቸው ፊት እንዲነውሩ አሮን ስድ ለቅቋቸዋልና ሕዝቡ ስድ እንደ ተለቀቁ ባየ ጊዜ፤

26፤ በሰፈሩ ደጅ ቆሞ። የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደ እኔ ይምጣ! አለ፤ የሌዊም ልጆች ሁሉ ወደ እርሱ ተሰበሰቡ።

27፤ እርሱም። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። የእናንተ ሰው ሁሉ ሰይፍን በወገቡ ላይ ይታጠቅ፤ በሰፈሩም ውስጥ በዚህና በዚያ ከበር እስከ በር ተመላለሱ፤ የእናንተም ሰው ሁሉ ወንድሙን ወዳጁንም ጎረቤቱንም ይግደል አላቸው።

28፤ የሌዊም ልጆች ሙሴ እንዳለ አደረጉ፤ በዚያም ቀን ከሕዝቡ ሦስት ሺህ ሰዎች ሞቱ።

29፤ ሙሴም። ዛሬ በረከትን እንዲያወርድላችሁ እያንዳንዳችሁ በልጃችሁና በወንድማችሁ ላይ ዛሬ እጃችሁን ለእግዚአብሔር ቅዱስ አድርጉ አለ።

30፤ በነጋውም ሙሴ ለሕዝቡ። እናንተ ታላቅ ኃጢአት ሠርታችኋል፤ አሁንም ወደ እግዚአብሔር እወጣለሁ፤ ምናልባት ኃጢአታችሁን አስተሰርይላችኋለሁ አላቸው።

31፤ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ። ወዮ! እኒህ ሕዝብ ታላቅ ኃጢአት ሠርተዋል፤ ለራሳቸውም የወርቅ አማልክት አድርገዋል፤

32፤ አሁን ይህን ኃጢአታቸውን ይቅር በላቸው፤ ያለዚያ ግን ከጻፍኸው መጽሐፍህ እባክህ ደምስሰኝ አለ።

33፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። የበደለኝን እርሱን ከመጽሐፌ እደመስሰዋለሁ።

34፤ አሁንም ሂድ፤ ይህንም ሕዝብ ወደ ነገርሁህ ምራ፤ እነሆ መልአኬ በፊትህ ይሄዳል፤ ነገር ግን በምጎብኝበት ቀን ኃጢአታቸውን አመጣባቸዋለሁ አለው።

35፤ አሮን የሠራውን ጥጃ ስለ ሠሩ እግዚአብሔር ሕዝቡን ቀሠፈ።

**ምዕራፍ 33።**

1፤2፤3፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ሂድ፤ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም። ለዘርህ እሰጣታለሁ ብዬ ወደ ማልሁባት ምድር፤ ወተትና ማርም ወደምታፈስሰው ምድር አንተ ከግብፅ ምድር ካወጣኸው ሕዝብ ጋር ከዚህም ውጣ። አንገተ ደንዳና ሕዝብ ስለ ሆነህ በመንገድ ላይ እንዳላጠፋህ እኔ በአንተ መካከል አልወጣምና በፊትህ መልአክ አሰድዳለሁ፤ ከነዓናዊውን አሞራዊውንም ኬጢያዊውንም ፌርዛዊውንም ኤዊያዊውንም ኢያቡሳዊውንም አወጣልሃለሁ።

4፤ ሕዝቡም ይህን ክፉ ወሬ ሰምተው አዘኑ፤ ከእነርሱም ማንም ጌጡን አልለበሰም።

5፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። ለእስራኤል ልጆች። እናንተ አንገተ ደንዳና ሕዝብ ናችሁ፤ አንድ ጊዜ በእናንተ መካከል ብወጣ አጠፋችኋለሁ፤ አሁንም የማደርግባችሁን አውቅ ዘንድ ጌጣችሁን ከእናንተ አውጡ በላቸው አለው።

6፤ የእስራኤልም ልጆች ከኮሬብ ተራራ ጀምረው ጌጣቸውን አወጡ።

7፤ ሙሴም ድንኳኑን እየወሰደ ከሰፈር ውጭ ይተክለው ነበር፤ ከሰፈሩም ራቅ ያደርገው ነበር፤ የመገናኛውም ድንኳን ብሎ ጠራው። እግዚአብሔርንም የፈለገ ሁሉ ከሰፈር ውጭ ወዳለው ወደ መገናኛው ድንኳን ይወጣ ነበር።

8፤ ሙሴም ወደ ድንኳኑ በሄደ ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ ይነሡ ነበር፤ እያንዳንዱም በድንኳኑ ደጃፍ ይቆም ነበር፤ ሙሴም ወደ ድንኳኑ እስኪገባ ድረስ ይመለከቱት ነበር።

9፤ ሙሴም ወደ ድንኳኑ በገባ ጊዜ የደመና ዓምድ ይወርድ ነበር፤ በድንኳኑም ደጃፍ ይቆም ነበር፤ እግዚአብሔርም ሙሴን ይናገረው ነበር።

10፤ ሕዝቡም ሁሉ የደመናው ዓምድ በድንኳኑ ደጃፍ ሲቆም ያየው ነበር፤ ሕዝቡም ሁሉ ተነሥቶ እያንዳንዱ በድንኳኑ ደጃፍ ይሰግድ ነበር።

11፤ እግዚአብሔርም ሰው ከባልንጀራው ጋር እንደሚነጋገር ፊት ለፊት ከሙሴ ጋር ይነጋገር ነበር። ሙሴም ወደ ሰፈሩ ይመለስ ነበር፤ ነገር ግን ሎሌው ብላቴና የነጭ ልጅ ኢያሱ ከድንኳኑ አይለይም ነበር።

12፤ ሙሴም እግዚአብሔርን። እነሆ አንተ። ይህን ሕዝብ አውጣ ትለኛለህ፤ ከእኔም ጋር የምትልከውን አላስታወቅኸኝም። አንተም። በስምህ አወቅሁህ፤ ደግሞም በእኔ ፊት ሞገስን አገኘህ አልኸኝ።

13፤ አሁንም በፊትህ ሞገስን አግኝቼ እንደ ሆነ፤ አውቅህ ዘንድ በፊትህም ሞገስን አገኝ ዘንድ መንገድህን እባክህ አሳዩኝ፤ ይህም ሕዝብ ሕዝብህ እንደ ሆነ ተመልከት አለው።

14፤ እግዚአብሔርም። እኔ ከአንተ ጋር እሄዳለሁ፤ አሳርፍህማለሁ አለው።

15፤ እርሱም። አንተ ከእኛ ጋር ካልወጣህ፤ ከዚህ አታውጣን።

16፤ በምድርም ፊት ካለው ሕዝብ ሁሉ እኔና ሕዝብህ የተለየን እንሆን ዘንድ አንተ ከእኛ ጋር ካልወጣህ፤ እኔና ሕዝብህ በአንተ ዘንድ ሞገስ ማግኘታችን በምን ይታወቃል? አለው።

17፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። በፊት ሞገስ ስላገኘህ በስምህም ስላወቅሁህ ይህን ያልኸውን ነገር አደርጋለሁ አለው።

18፤ እርሱም። እባክህ ከብርህን አሳዩኝ አለ።

19፤ እግዚአብሔርም። እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊትህ አሳልፋለሁ፤ የእግዚአብሔርንም ስም በፊትህ አውጃለሁ፤ ይቅርም የምለውን ይቅር እላለሁ፤ የምምረውንም እምራለሁ አለ።

20፤ ደግሞም። ሰው አይቶኝ አይድንምና ፊቴን ማየት አይቻልህም አለ።

21፤ እግዚአብሔርም አለ። እነሆ ስፍራ በእኔ ዘንድ አለ፤ በዓለቱም ላይ ትቆማለህ፤

22፤ ከብሬም ባለፈ ጊዜ በሰንጣቃው ዓለት አኖርሃለሁ፤ እስካልፍ ድረስ እጄን በላይህ እጋርዳለሁ፤

23፤ እጄንም ፈቀቅ አደርጋለሁ፤ ጀርባዬንም ታያለህ፤ ፊቴ ግን አይታይም።

**ምዕራፍ 34።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። ሁለት የድንጋይ ጽላቶች እንደ ፊተኞች አድርገህ ጥረብ፤ በሰበርካቸው በፊተኞቹ ጽላቶች የነበሩትን ቃሎች እጽፍባቸዋለሁ።

2፤ ነገም የተዘጋጀህ ሁን፤ በማለዳም ወደ ሲና ተራራ ወጥተህ በዚያ በተራራው ራስ ላይ በፊት ቁም።

3፤ ከአንተም ጋር ማንም ሰው አይውጣ፤ በተራራውም ሁሉ ማንም አይታይ፤ መንገዳችን ከብቶችም በዚያ ተራራ ፊት አይሰማሩ።

4፤ ሙሴም እንደ ፊተኞቹ አድርጎ ሁለት የድንጋይ ጽላቶች ጠረበ፤ በነጋውም ማልዶ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ወደ ሲና ተራራ ወጣ፤ ሁለቱንም የድንጋይ ጽላቶች በእጁ ወሰደ።

5፤ እግዚአብሔርም በደመናው ውስጥ ወረደ፤ በዚያም ከእርሱ ጋር ቆመ፤ የእግዚአብሔርንም ስም አወጀ።

6፤ እግዚአብሔርም በፊቱ አልፎ። እግዚአብሔር፤ እግዚአብሔር መሐሪ፤ ሞገስ ያለው፤ ታጋሽም፤ ባለ ብዙ ቸርነትና እውነት፤

7፤ እስከ ሺህ ትውልድም ቸርነትን የሚጠብቅ፤ አበሳንና መተላለፍን ኃጢአትንም ይቅር የሚል፤ በደለኛውንም ከቶ የማያነጻ፤ የአባቶችንም ኃጢአት በልጆች እስከ ሦስትና እስከ አራት ትውልድም በልጅ ልጆች የሚያመጣ አምላክ ነው ሲል አወጀ።

8፤ ሙሴም ፈጥኖ ወደ መሬት ተገብሮና ሰገደ።

9፤ አቤቱ በፊትህስ ሞገስን አግኝቼ እንደ ሆነ፤ ይህ አንገተ ደንዳና ሕዝብ ነውና ጌታዬ በመካከላችን ይሄድ፤ ጠማማነታችንንና ኃጢአታችንንም ይቅር በለን፤ ለርስትህም ተቀበለን አለ።

10፤ እርሱም አለው። እነሆ እኔ ቃል ኪዳን አደርጋለሁ፤ በምድር ሁሉ፣ በአሕዛብም ሁሉ ዘንድ እንደ እርሱ ያለ ከቶ ያልተደረገውን ተአምራት በሕዝብህ ሁሉ ፊት አደርጋለሁ፤ እኔም በአንተ ዘንድ የምሠራው ነገር የሚያስፈራ ነውና አንተ ያለህበት ይህ ሕዝብ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሥራ ያያል።

11፤ በዚህ ቀን የማዝዘህን ነገር ጠብቅ፤ እነሆ እኔ አምራቂውን ከነዓናቂውንም ኬጢያቂውንም ፌርዛቂውንም ኤዊያቂውንም ኢያቡሳቂውንም በፊትህ አወጣለሁ።

12፤ በመካከልህ ወጥመድ እንዳይሆኑብህ አንተ በምትሄድባት ምድር ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ቃል ኪዳን እንዳይታደርግ ተጠንቀቅ፤

13፤ ነገር ግን መሠዊያዎቻቸውን ታፈርሳላችሁ፤ ሐውልቶቻቸውንም ትሰብራላችሁ፤ የማምለኪያ ዓፀዶቻቸውንም ትቈርጣላችሁ፤

14፤ ስሙ ቀናተኛ የሆነ እግዚአብሔር ቅንዓት ያለው አምላክ ነውና ለሌላ አምላክ አትሰገድ።

15፤ በዚያች ምድር ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ቃል ኪዳን እንዳይታደርግ፤ እነርሱ አምላኮቻቸውን ተከትለው ባመነዘሩና በሠዉላቸው ጊዜ እንዳይጠሩህ፤ ከመሥዋዕታቸውም እንዳትበላ፤

16፤ ሴት ልጆቻቸውንም ከወንድ ልጆችህ ጋር እንዳይታጋባ፤ ልጆቻቸውም አምላኮቻቸውን ተከትለው ሲያመነዘሩ ከአምላኮቻቸው በኋላ ሄደው አመንዝረውም ልጆችህን እንዳያስቱ ተጠንቀቅ።

17፤ ቀልጠው የተሠሩትን የአማልክት ምስሎች ለአንተ አታድርግ።

18፤ የቂጣውን በዓል ትጠብቀዋለህ። በአቢብ ወር ከግብፅ ወጥተሃልና በታዘዘው ዘመን በአቢብ ወር እንዳዘዘህህ ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ብላ።

19፤ ማግፀንንም የሚከፍት ሁሉ የእኔ ነው፤ የከብትህም ተባት በኩር ሁሉ፤ በሬም ቢሆን በግም ቢሆን፤ የእኔ ነው።

20፤ የአህያውንም በኩር በጠበት ትዋጀዋለህ፤ ባትዋጀውም አንገቱን ትሰብረዋለህ። የልጆችህንም በኩር ሁሉ ትዋጃለህ። በፊቴም አንድ ሰው ባዶ እጁን አይታይ።

21፤ ስድስት ቀን ትሠራለህ፤ በሰባተኛውም ቀን ታርፋለህ፤ በምታርስበትና በምታጭድበት ዘመን ታርፋለህ።

22፤ የሰባቱንም ሱባዔ በዓል ታደርጋለህ፤ እርሱም የሰንዴ መከር በኩራት ነው፤ በዓመቱም ፍጻሜ የመከተቻ በዓል ታደርጋለህ።

23፤ በአንተ ዘንድ ያለው ወንድ ሁሉ በእስራኤል አምላክ በጌታ በእግዚአብሔር ፊት በዓመት ሦስት ጊዜ ይታይ።

24፤ አሕዛብን ከፊትህ አወጣለሁ፤ አገርህንም አሰፋለሁ፤ በአምላክህም በእግዚአብሔር ፊት ለመታየት በዓመት ሦስት ጊዜ ስትወጣ ማንም ምድርህን አይመኝም።

25፤ የመሥዋዕቱን ደም ከበካ እንጀራ ጋር አትሠዋ፤ የፋሲካውም በዓል መሥዋዕት እስከ ነገ አይደር።

26፤ የተመረጠውን የምድርህን ፍሬ በኩራት ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ቤት ታገባለህ። ጠባብን በእናቱ ወተት አትቀቅልም።

27፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። በእነዚህ ቃሎች መጠን ከአንተና ከእስራኤል ጋር ቃል ኪዳን አድርጌአለሁና እነዚህን ቃሎች ጻፍ አለው።

28፤ በዚያም አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ፤ እንጀራም አልበላም፣ ውኃም አልጠጣም። በጽላቶቼም አሥሩን የቃል ኪዳን ቃሎች ጻፈ።

29፤ እንዲህም ሆነ፤ ሙሴ ከሲና ተራራ በወረደ ጊዜ ሁለቱ የምስክር ጽላቶች በሙሴ እጅ ነበሩ፤ ሙሴም ከተራራው በወረደ ጊዜ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለ ተነጋገረ የፊቱ ቁርበት እንዳንጸባረቀ አላወቀም ነበር።

30፤ አሮንና የእስራኤልም ልጆች ሁሉ ሙሴን ባዩ ጊዜ፣ እነሆ የፊቱ ቁርበት አንጸባረቀ፤ ወደ እርሱም ይቀርቡ ዘንድ ፈሩ።

31፤ ሙሴም ጠራቸው፤ አሮንም የማኅበሩን አለቆች ሁሉ ወደ እርሱ ተመለሱ፤ ሙሴም ተናገራቸው።

32፤ ከዚያም በኋላ የእስራኤል ልጆች ሁሉ ቀረቡ፤ እግዚአብሔርም በሲና ተራራ የተናገረውን ነገር ሁሉ አዘዘቸው።

33፤ ሙሴም ለእነርሱ ተናግሮ ከጨረሰ በኋላ በፊቱ መሸፈኛ አደረገ።

34፤ ሙሴም ከእርሱ ጋር ሲነጋገር ወደ እግዚአብሔር በገባ ጊዜ እስኪ ወጣ ድረስ መሸፈኛውን ከፊቱ አነሣ፤ በወጣም ጊዜ ለእስራኤል ልጆች የታዘዘውን ነገር ነገረ።

35፤ የእስራኤልም ልጆች የሙሴን ፊት ቁርበት እንዳንጸባረቀ ያዩ ነበር፤ እርሱም ከእርሱ ጋር ሲነጋገር እስኪገባ ድረስ እንደ ገና በፊቱ መሸፈኛ ያደርግ ነበር።

**ምዕራፍ 35።**

1፤ ሙሴም የእስራኤልን ልጆች ማኅበር ሁሉ ሰብስቦ እንዲህ አላቸው። ታደርጉ ዘንድ እግዚአብሔር ያዘዘው ቃል ይህ ነው፤

2፤ ስድስት ቀን ሥራ ይደረጋል፣ ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር የዕረፍት ሰንበት የተቀደሰ ቀን ይሆንላችኋል፤ የሚሠራበትም ሁሉ ይገደል።

3፤ በማደሪያዎቻችሁ ውስጥ በሰንበት ቀን እሳትን አታንድዱ።

4፤ ሙሴም ለእስራኤል ልጆች ማህበር ሁሉ አላቸው። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ያዘዘው ነገር ይህ ነው፤

5፤ ከእናንተ ዘንድ ለእግዚአብሔር ቀኑርባንን አቅርቡ፤ የልብ ፈቃድ ያለው የእግዚአብሔርን ቀኑርባን ያምጣ፤ ወርቅና ብርም ናስም፤

6፤ ሰማያዊም ሐምራዊም ቀይ ግምጃም፣ ጥሩ በፍታም፣ የፍየል ጠጉርም፤

7፤ ቀይም የአውራ በግ ቁርበት፣ የአቆስጣም ቁርበት፣ የግራርም እንጨት፤

8፤ ለሙብራትም ዘይት፣ ለቅብዓት ዘይትና ለጣፋጭ ዕጣን ቅመም፤

9፤ መረገድ ለኤፋዱና ለደረት ኪስ የሚደረግ ፈርጥ ያምጣ።

10፤ በእናንተም ዘንድ ያሉ በልባቸው ጥበበኞች ሁሉ መጥተው እግዚአብሔር ያዘዘውን ሁሉ ያድርጉ።

11፤ ማደሪያውን፣ ድንኳኑንም መደረቢያውንም፣ መያዣዎቹንም፣ ሳንቆቹንም፣ መወርወሪያዎቹንም፣ ምስሶቹንም፣ እግሮቹንም፤

12፤ ታቦቱን መሎጊያዎቹንም፣ የስርየት መክደኛውንም በእርሱም ፊት የሚሸፍነውን መጋረጃ፤

13፤ ገበታውን መሎጊያዎቹንም ዕቃውንም ሁሉ፣ የገጹንም ኅብስት፤

14፤ ሙብራት የሚያበሩበትን መቅረቱን ዕቃውንም፣ ቀንዲሉንም፣ የሙብራቱንም ዘይት፤

15፤ የዕጣኑን መሠዊያም መሎጊያዎቹንም፣ የቅብዓቱንም ዘይት፣ ጣፋጩንም ዕጣን፣ ለማደሪያውም ደጃፍ የሚሆን የደጃፉን መጋረጃ፤

16፤ ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነውን መሠዊያውን፣ የናሱንም መከታ፣ መሎጊያዎቹንም፣ ዕቃውንም ሁሉ፤ የመታጠቢያውን ስንም መቀመጫውንም፤

17፤ የአደባባዩን መጋረጆች ምስሶቹንም እግሮቻቸውንም፣ የአደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ፤

18፤ የማደሪያውን ካስማዎች፣ የአደባባዩንም ካስማዎች አውታሮቻቸውንም፤

19፤ በመቅደስ ውስጥ ለማገልገል በብልሃት የተሠሩትን ልብሶች፣ በክህነት ያገለግሉበት ዘንድ የተቀደሱትን የካህኑን የአሮን ልብሶች፣ የልጆቹንም ልብሶች።

20፤ የእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ ከሙሴ ፊት ወጡ።

21፤ ከእነርሱም ሰው ሁሉ ልቡ እንዳነሣሣው መንፈሱም እሺ እንዳሰኘው ለመገናኛው ድንኳን ሥራ ለማገልገያውም ሁሉ ለተቀደሰውም ልብስ ለእግዚአብሔር ስጦታ አመጡ።

22፤ ወንዶችና ሴቶችም ልባቸው እንደ ፈቀደ ማርዳዎችን፣ ሎቲዎችንም፣ ቀለበቶችንም፣ ድሪዎችንም፣ የወርቅ ጌጦችንም ሁሉ አመጡ፤ ሰዎችም ሁሉ የወርቅ ስጦታ ወደ እግዚአብሔር አቀረቡ።

23፤ ስማያዊም ሐምራዊም ቀይ ግምጃም፣ ጥሩ በፍታም፣ የፍየል ጠጉርም፣ ቀይ የአውራ በግ ቁርበትም፣ የአቆስጣ ቁርበትም ያላቸው ሰዎች ሁሉ አመጡ።

24፤ ስእለት የተሳለ ሁሉ የብርንም የናስንም ስጦታ ለእግዚአብሔር ቀኑርባን አቀረበ፤ የግራርም እንጨት ያለው ሁሉ ለማገልገያ ሥራ አመጣ።

25፤ በልባቸው ጥበበኞች የሆኑ ሴቶችም በእጃቸው ፈተሉ፣ የፈተሉትንም ስማያዊውን ሐምራዊውንም ቀዩንም ግምጃ፣ ጥሩውንም በፍታ አመጡ።

26፤ ልባቸውም በጥበብ ያስነሣቸው ሴቶች ሁሉ የፍየልን ጠጉር ፈተሉ።

27፤ አለቆችም መረገድን፣ ለኤፉድና ለደረት ኪስ የሚገቡትንም ፈርጦችን፣

28፤ ለሙብራትም ለቅብዓት ዘይትም ለጣፋጭ ዕጣንም ሽቱንና ዘይትን አመጡ።

29፤ ከአስራኤል ልጆችም ያመጡ ዘንድ ልባቸው ያስነሣቸው ወንዶችና ሴቶች ሁሉ ሙሴ ይሠራ ዘንድ እግዚአብሔር ላዘዘው ሥራ ሁሉ ለእግዚአብሔር ስጦታ በፈቃዳቸው አመጡ።

30፤ ሙሴም የአስራኤልን ልጆች አላቸው። እዩ፣ እግዚአብሔር ከይሁዳ ነገድ የሆነውን የሆር የልጅ ልጅ፣ የኡሪ ልጅ ባስልኤልን በስሙ ጠራው።

31፤ በሥራ ሁሉ ብልሃት በጥበብም በማስተዋልም በእውቀትም የእግዚአብሔርን መንፈስ ሞላበት፤

32፤ የጥበብን ሥራ ያስተውል ዘንድ፣ በወርቅና በብር በናስም ይሠራ ዘንድ፣

33፤ በፈርጥ የሚሆነውን የዕንቀጥ ድንጋይ ይቀርጽ ዘንድ፣ እንጨቱንም ይጠርብ ዘንድ፣ የብልሃት ሥራውንም ሁሉ ይሠራ ዘንድ።

34፤ እርሱና የዳን ነገድ የሆነው የአሂሳሚክ ልጅ ኤልያብ ያስተምሩ ዘንድ በልባቸው አሳደረባቸው።

35፤ በአንጥረኛ፣ በብልህ ሠራተኛም፣ በሰማያዊና በሐምራዊ በቀይም ግምጃ በጥሩ በፍታም በሚሠራ ጠላፊ፣ በሸማኔም ሥራ የሚሠራውን፣ ማናቸውንም ሥራና በብልሃት የሚሠራውን ሁሉ ያደርጉ ዘንድ በእነርሱ ልብ ጥበብን ሞላ።

**ምዕራፍ 36።**

1፤ ለመቅደስም ማገልገያ ሥራ ሁሉ ያደርጉ ዘንድ እንዲያውቁ እግዚአብሔር ጥበብንና ማስተዋልን የሰጣቸው ባስልኤልና ኤልያብ በልባቸው ጥበቦችንም ሁሉ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ነገር ሁሉ አደረጉ።

2፤ ሙሴም ባስልኤልንና ኤልያብን፣ እግዚአብሔርም በልቡ ጥበብን ያደረገለትን በልብ ጥበቦች ሰው ሁሉ፣ ሥራውንም ለመሥራት ይቀርብ ዘንድ ልቡ ያስነሣውን ሁሉ ጠራቸው።

3፤ እነርሱም የአስራኤል ልጆች ለመቅደስ ማገልገያ ሥራ ያመጡትን ስጦታ ሁሉ ይሠሩ ዘንድ ከሙሴ ተቀበሉ። እነዚያም እንደ ፈቃዳቸው ማለዳ ማለዳ ስጦታውን ገና ወደ እርሱ ያመጡ ነበር።

4፤ የመቅደሱንም ሥራ የሚሠሩ ጠቢባን ሁሉ የሚያደርጉትን ሥራ ትተው መጡ።

5፤ እነርሱም ሙሴን። እግዚአብሔር ለማገልገያ ሥራ ይደረግ ዘንድ ላዘዘው ከሚበቃ ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ሕዝቡ አመጡ ብለው ተናገሩት።

6፤7፤ ያመጡትም ነገር ሥራን ሁሉ ለመፈጸም በቅቶ ገና ይተርፍ ስለ ነበረ ሙሴ አዘዘና። ወንድ ወይም ሴት ለመቅደስ ስጦታ ከዚህ የበለጠ የሚያመጣ አይኑር ብሎ በሰፈሩ ውስጥ አሳወጀ። ሕዝቡም እንዳያመጡ ተከለከሉ። ፕ

8፤ በእነርሱም ዘንድ ያሉት ሥራ ሲሠሩ የነበሩት በልባቸው ጥበቦች ሁሉ ማደሪያውን ከአሥር መጋረጆች ሠሩ፤ እነርሱንም ከተፈተለ ከጥሩ በፍታ፣ ከሰማያዊም ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ ሠሩ፤ በእነርሱም ላይ ብልህ ሠራተኛ እንደሚሠራ ኪሩቤልን አደረጉባቸው።

9፤ የእያንዳንዱ መጋረጃ ርዝመት ሆኖ ስምንት ክንድ፣ ወርዱም አራት ክንድ ነበረ፤ የመጋረጆቹ ሁሉ ልክ ትክክል ነበረ።

10፤ አምስቱንም መጋረጆች እርስ በርሳቸው አጋጠሙ፤ አምስቱንም መጋረጆች እንዲሁ እርስ በርሳቸው አጋጠሙ።

11፤ ከሚጋጠሙትም መጋረጆች በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ የሰማያዊውን ግምጃ ቀለቦች አደረጉ፤ ደግሞ ከተጋጠሙት ከሌሎቹ በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ እንዲሁ አደረጉ።

12፤ አምሳ ቀለቦችንን በአንድ መጋረጃ አደረጉ፤ አምሳውንም ቀለቦች በሁለተኛው መጋረጃ ዘርፍ አደረጉ፤ ቀለቦቹ እርስ በርሳቸው ፊት ለፊት የሚተያዩ ነበሩ።

13፤ አምሳም የወርቅ መያዣዎች ሠሩ፤ መጋረጆችንም እርስ በርሳቸው በመያዣዎች አጋጠሙአቸው፤ አንድ ማደሪያም ሆነ።

14፤ ከማደሪያውም በላይ ለድንኳን የሚሆኑ መጋረጆችን ከፍል ጠጉር አደረጉ፤ አሥራ አንድ መጋረጆች አደረጉ።

15፤ እያንዳንዱም መጋረጃ ርዝመቱ ሠላሳ ክንድ፣ እያንዳንዱም መጋረጃ ወርዱ አራት ክንድ ነበረ፤ የአሥራ አንዱም መጋረጆች መጠናቸው ትክክል ነበረ።

16፤ አምስቱንም መጋረጆች እርስ በርሳቸው አንድ አድርገው፣ ስድስቱንም መጋረጆች አንድ አድርገው አጋጠሙአቸው።

17፤ ከተጋጠሙትም መጋረጆች በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ አምሳ ቀለቦች አደረጉ፤ ደግሞ ከተጋጠሙት ከሌሎቹ በአንደኛው መጋረጃ ዘርፍ ላይ አምሳ ቀለቦች አደረጉ።

18፤ ድንኳኑም አንድ እንዲሆን ያጋጥሙት ዘንድ አምሳ የናስ መያዣዎችን ሠሩ።

v19፤ ለድንኳኑም መደረቢያ ከቀይ ከአውራ በግ ቁርበት፣ ከዚያም በላይ ሌላ መደረቢያ ከአቆስጣ ቁርበት አደረጉ።

20፤ ለማደሪያውም ከግራር እንጨት የሚቆሙትን ሳንቆች አደረጉ።

21፤ የሳንቃው ሁሉ ርዝመቱ አሥር ክንድ፣ ወርዱም አንድ ክንድ ተኩል ነበረ።

22፤ ለእያንዳንዱም ሳንቃ አንዱን በአንዱ ላይ የሚያያይዙ ሁለት ማጋጠሚያዎች ነበሩ፤ ለማደሪያው ሳንቆች ሁሉ እንዲሁ አደረጉ።

23፤ ለማደሪያውም በደቡብ ወገን ሆኖ ሳንቆችን አደረጉ፤

24፤ ከሆድም ሳንቆች በታች አርባ የብር እግሮች አደረጉ፤ ከእያንዳንዱም ሳንቃ በታች ለሁለቱ ማጋጠሚያዎች ሁለት እግሮች ነበሩ።

25፤ ለማደሪያው ለሁለተኛው ወገን በሰሜን በኩል ሆኖ ሳንቆች አደረጉ፤

26፤ ለእነርሱም አርባ የብር እግሮች፣ ከእያንዳንዱም ሳንቃ በታች ሁለት እግሮች አደረጉ።

27፤ ለማደሪያውም በምዕራቡ ወገበስተ ኋላ ስድስት ሳንቆች አደረጉ።

28፤ ለማደሪያውም ለሁለቱ ማዕዘን በስተ ኋላ ሁለት ሳንቆች አደረጉ።

29፤ ከታችም እስከ ላይ እስከ አንደኛው ቀለበት ድረስ አንድ ሳንቃ ድርብ ነበረ፤ ለሁለቱም ማዕዘን እንዲሁ ሁለት ነበሩ።

30፤ ስምንት ሳንቆችና አሥራ ስድስቱ የብር እግሮቻቸው፣ ከእያንዳንዱም ሳንቃ በታች ሁለት ሁለት እግሮች ነበሩ።

31፤ ከግራርም እንጨት በማደሪያው በአንደኛው ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች፣

32፤ በማደሪያውም በሁለተኛው ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች፣ ከማደሪያውም በስተ ኋላ በምዕራቡ ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች አደረጉ።

33፤ መካከለኛውንም መወርወሪያ በሳንቆቹ መካከል ከዳር እስከ ዳር አሳለፉ።

34፤ ሳንቆቹንም በወርቅ ለበጡአቸው፤ ቀለበቶቻቸውንም የመወርወሪያ ቤት እንዲሆኑላቸው ከወርቅ አደረጉ፤ መወርወሪያዎቹንም በወርቅ ለበጡአቸው።

35፤ መጋረጃውንም ከሰማያዊና ከሐምራዊ ከቀይም ግምጃ፣ ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ አደረጉ፤ ብልህ ሠራተኛ እንደሚሠራ ኪሩቤልን በእርሱ ላይ አደረጉ።

36፤ ከግራርም እንጨት አራት ምስሶች አደረጉለት፣ በወርቅም ለበጡአቸው፤ ከላባቸው የወርቅ ነበሩ፤ ለእነርሱም አራት የብር እግሮች አደረጉ።

37፤ ለድንኳኑም ደጃፍ ከሰማያዊና ከሐምራዊ ከቀይም ግምጃ፣ ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ በጥልፍ አሠራር የተሠራ መጋረጃ አደረጉ፤

38፤ አምስቱንም ምስሶች፣ ከላባቸውንም አደረጉ፤ ጉልላቶቻቸውንና ዘንጎቻቸውንም በወርቅ ለበጡአቸው፤ አምስቱም እግሮቻቸው የናስ ነበሩ።

**ምዕራፍ 37።**

1፤ ባስልኤልም ከግራር እንጨት ታቦቱን ሠራ፤ ርዝመቱም ሁለት ከንድ ተኩል፣ ወርዳም አንድ ከንድ ተኩል፣ ቁመቱም አንድ ከንድ ተኩል ነበረ።

2፤ በውስጥም በውጭም በጥሩ ወርቅ ለበጠው፤ በዙሪያውም የወርቅ አክሊል አደረገለት።

3፤ አራት የወርቅ ቀለበቶችም አደረገለት፤ እነርሱንም በአራቱ እግሮቹ ላይ አኖረ። በአንድ ወገን ሁለት ቀለበቶች፣ በሌላውም ወገን ሁለት ቀለበቶች ሆኑ።

4፤ መሎጊያዎቹንም ከግራር እንጨት ሠራ፣ በወርቅም ለበጣቸው።

5፤ ታቦቱንም ለመሸከም በታቦቱ አጠገብ ባሉት ቀለበቶች መሎጊያዎቹን አገባ።

6፤ ከጥሩ ወርቅም ርዝመቱ ሁለት ከንድ ተኩል፣ ወርዳም አንድ ከንድ ተኩል የሆነ የስርየት መክደኛ ሠራ።

7፤ ሁለት ኪሩቤልንም ከተቀጠቀጠ ወርቅ ሠራ፤ በስርየት መክደኛውም ላይ በሁለት ወገን አደረጋቸው።

8፤ ከስርየት መክደኛውም ጋር አንዱን ኪሩብ በአንድ ወገን፣ ሁለተኛውንም ኪሩብ በሌላው ወገን አድርጎ በአንድ ላይ ሠራቸው።

9፤ ኪሩቤልም ከንፎቻቸውን ወደ ላይ የዘረጉ ሆኑ፣ የስርየት መክደኛውንም በከንፎቻቸው ሸፈኑ፣ እርስ በርሳቸውም ተያዩ፤ የኪሩቤልም ፊቶቻቸው ወደ መክደኛው ተመለከቱ።

10፤ ርዝመቱ ሁለት ክንድ፣ ወርዱም አንድ ክንድ፣ ቁመቱም አንድ ክንድ ተኩል የሆነውን ገበታ ከግራር እንጨት ሠራ።

11፤ በጥሩም ወርቅ ለበጠው፣ በዙሪያውም የወርቅ አክሊል አደረገለት።

12፤ በዙሪያውም አንድ ጋት የሚያህል ክፈፍ አደረገለት፤ የወርቅም አክሊል በክፈፉ ዙሪያ አደረገለት።

13፤ አራትም የወርቅ ቀለበቶች አደረገለት፤ ቀለበቶቹንም አራቱ እግሮቹ ባሉበት በአራቱ ማዕዘኖች አደረገ።

14፤ ገበታውንም ለመሸከም መሎጊያዎቹ እንዲሰኩባቸው ቀለበቶች በክፈፉ አቅራቢያ ነበሩ።

15፤ ገበታውንም ይሸከሙባቸው ዘንድ መሎጊያዎቹን ከግራር እንጨት ሠርቶ በወርቅ ለበጣቸው።

16፤ ለማፍሰሻም ይሆኑ ዘንድ በገበታው ላይ የሚኖሩትን ዕቃዎች፣ ወጭቶቹንና ጭልፋዎቹን ጽዋዎቹንም መቅጃዎቹንም፣ ከጥሩ ወርቅ አደረጋቸው።

17፤ መቅረዙንም ከጥሩ ወርቅ አደረገ፤ መቅረዙንም ከእግሩና ከአገዳው ጋር በተቀረጸ ሥራ አደረገ፤ ጽዋዎቹን፣ ጉብጉቦቹን፣ አበቦቹን ከዚያው በአንድነት አደረገ።

18፤ በስተ ጎኑም ስድስት ቅርንጫፎች ወጡለት፤ ሦስቱ የመቅረዙ ቅርንጫፎች በአንድ ወገን፣ ሦስቱም የመቅረዙ ቅርንጫፎች በሌላ ወገን ወጡ።

19፤ በአንደኛው ቅርንጫፍ ጉብጉቡንና አበባውን ሦስትም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች፣ በሁለተኛውም ቅርንጫፍ ጉብጉቡንና አበባውን ሦስትም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች፣ እንዲሁም ከመቅረዙ ለወጡ ለስድስቱ ቅርንጫፎች አደረገ።

20፤ በመቅረዙም ጉብጉቦቹንና አበቦቹን አራትም የለውዝ አበባ የሚመስሉትን ጽዋዎች አደረገ።

21፤ ከመቅረዙ ለወጡ ለስድስት ቅርንጫፎች ከሁለት ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሠራ አንድ ጉብጉብ፣ ከሁለትም ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሠራ አንድ ጉብጉብ፣ ደግሞ ከሁለት ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሠራ አንድ ጉብጉብ ነበረ።

22፤ ጉብጉቦቹና ቅርንጫፎቹ ከእርሱ ጋር አንድ ነበሩ፤ ሁሉም አንድ ሆኖ ከተቀረጸ ከጥሩ ወርቅ ተሠርቶ ነበር።

23፤ ሰባቱንም መብራቶች መኩስተሪያዎቹንም፣ የኩስታሪ ማድረጊያዎቹንም ከጥሩ ወርቅ ሠራ።

24፤ መቅረዙንም ዕቃውንም ሁሉ ከአንድ መክሊት ጥሩ ወርቅ አደረገ።

25፤ የዕጣን መሠዊያ ከግራር እንጨት ሠራ፤ ርዝመቱ አንድ ከንድ፣ ስፋቱ አንድ ከንድ፣ አራት ማዕዘን ነበረ፤ ከፍታውም ሁለት ከንድ ነበረ፤ ቀንዶቹም ከእርሱ ጋር በአንድነት የተሠሩ ነበሩ።

26፤ ላይኛውንና የግድግዳውንም ዙሪያ ቀንዶቹንም በጥሩ ወርቅ ለበጠው፤ በዙሪያውም የወርቅ ክፈፍ አደረገበት።

27፤ ከክፈፉም በታች ሁለት የወርቅ ቀለበቶች አደረገበት፤ በዚህና በዚያ በሁለቱም ጎን አደረጋቸው፤ ለመሸከምም የመሎጊያዎች ስፍራ ነበሩ።

28፤ መሎጊያዎቹንም ከግራር እንጨት አደረገ፤ በወርቅም ለበጣቸው።

29፤ የተቀደሰውንም የቅብዓቱን ዘይት፣ ጥሩውንም የጣፋጭ ሸቱ ዕጣን በቀማሚ ብልሃት እንደ ተሠራ አደረገ።

**ምዕራፍ 38።**

1፤ ርዝመቱ አምስት ከንድ፣ ወርዱም አምስት ከንድ ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆን መሠዊያን ከግራር እንጨት አደረገ፤ አራት ማዕዘንም ነበረ፤ ከፍታው ሦስት ከንድ ነበረ።

2፤ ቀንዶቹንም በአራቱ ማዕዘን አደረገበት፤ ቀንዶቹም ከእርሱ ጋር በአንድ የተሠሩ ነበሩ፤ በናስም ለበጠው።

3፤ የመሠዊያውንም ዕቃ ሁሉ፣ ምንቸቶቹንም፣ መጫሪያዎቹንም፣ ድስቶቹንም፣ ሜንጦቹንም፣ ማንደጃዎቹንም አደረገ፤ ዕቃውንም ሁሉ ከናስ አደረገ።

4፤ እንደ መረብ ሆኖም የተሠራ የናስ መከታ ለመሠዊያ አደረገ፤ መከታውም እስከ መሠዊያው እኩሌታ ይደርስ ዘንድ በመሠዊያው በሚዘረው በደረጃው ታች አደረገው።

5፤ ለናሱም መከታ ለአራቱ ማዕዘን የመሎጊያዎች ስፍራ ይሆኑ ዘንድ አራት ቀለበቶች አደረገ።

6፤ መሎጊያዎቹንም ከግራር እንጨት ሠራ፤ በናስም ለበጣቸው።

7፤ ይሸከሙትም ዘንድ በመሠዊያ ጎን ባሉት ቀለበቶች ውስጥ መሎጊያዎቹን አገባ፤ ከሳንቆቹም ሠርቶ ባዶ አደረገው።

8፤ የመታጠቢያውን ሰንና መቀመጫውንም በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ከሚያገለግሉ ከሴቶች መስተዋት ከናስ አደረገ።

9፤ አደባባዩንም አደረገ፤ በደቡብ ወገን ርዝመቱ መቶ ከንድ የሆነ፣ የተፈተለ የጥሩ በፍታ መጋረጆች ነበሩ።

10፤ ከናስ የተሠሩ ሀያውን ምስሶችና ሀያውን እግሮች አደረገ፤ የምስሶቹንም ኩላቦችና ዘንጎች ኩብር አደረገ።

11፤ በሰሜኑም ወገን መቶ ከንድ ርዝመት ያላቸውን መጋረጆች፣ ከናስም የተሠሩ ሀያ ምስሶችንና ሀያ እግሮችን፣ ለምስሶቹም የብር ኩላቦችንና ዘንጎችን አደረገ።

12፤ በምዕራብም ወገን አምሳ ከንድ ርዝመት ያላቸውን መጋረጆች፣ አሥሩንም ምስሶች፣ አሥሩንም የናስ እግሮች፣ ለምስሶቹም የብር ኩላቦችንና ዘንጎችን አደረገ።

13፤ በምሥራቅም ወገን አምሳ ከንድ ርዝመት ያላቸውን መጋረጆች አደረገ።

14፤ በአንድ ወገንም የመጋረጃቹ ርዝመት አሥራ አምስት ክንድ፣ ምስሶቹም ሦስት፣ እግሮቹም ሦስት ነበሩ።

15፤ እንዲሁም በሁለተኛው ወገን በአደባባዩ ደጅ በዚህና በዚያ አሥራ አምስት ክንድ ርዝመት ያላቸው መጋረጃቸው ሦስትም ምስሶች፣ ሦስትም እግሮች ነበሩ።

16፤ በአደባባዩ ዙሪያ ያሉ መጋረጃቸው ሁሉ ከተፈተለ ከጥሩ በፍታ ተሠርተው ነበር።

17፤ የምስሶቹም እግሮች የናሰ፣ የምስሶቹም ኩላቦችና ዘንጎች የብር ነበሩ፤ የምስሶችም ጉልላቶች በብር ተለብጠው ነበር፤ በአደባባዩ ላሉ ምስሶች ሁሉ የብር ዘንጎች ነበሩባቸው።

18፤ የአደባባዩም ደጅ መጋረጃ ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ፣ ከጥሩም በፍታ በጥልፍ አሠራር የተሠራ ነበረ፤ ርዝመቱ ሆኖ ክንድ ነበረ፣ ቁመቱም እንደ አደባባዩ መጋረጃቸው አምስት ክንድ ነበረ፤

19፤ ከናስ የተሠሩ ምስሶቹም አራት፣ እግሮቹም አራት ነበሩ፤ ኩላቦቹ የብር ነበሩ፤ ጉልላቶቹና ዘንጎቹም በብር ተለብጠው ነበር።

20፤ የማደሪያውም ካስማዎች በዙሪያውም ያለ የአደባባዩ ካስማዎች የናስ ነበሩ።

21፤ በሙሴ ትእዛዝ ለሌዋውያን ማገልገል ሊሆን በካህኑ በአሮን ልጅ በኢታማር እጅ እንደ ተቆጠረው የማደሪያው፣ የምስክሩ ማደሪያ፣ ዕቃ ድምር ይህ ነው።

22፤ ከይሁዳ ነገድም የሆነ የሆር የልጅ ልጅ፣ የአራ ልጅ ባስልኤል እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘውን ሁሉ አደረገ።

23፤ ከእርሱም ጋር ከዳን ነገድ የሆነ የአሂሳሚክ ልጅ ኤልያብ ነበረ፤ እርሱም የቅርጽ ሠራተኛና ብልህ ሠራተኛ፣ በሰማያዊ በሐምራዊም በቀይም ግምጃ፣ በጥሩም በፍታ የሚሠራ ጠላፊ ነበረ።

24፤ የተሰጠው ወርቅ ሁሉ፣ በመቅደሱ ሥራ ሁሉ የተደረገው ወርቅ፣ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን ሆኖ ዘጠኝ መክሊት ሰባት መቶ ሠላሳ ሰቅል ነበረ።

25፤ በማኅበሩም ከሚቆጠሩት የተገኘ ብር፣ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን፣ መቶ መክሊትና አንድ ሺህ ሰባት መቶ ከሰባ አምስት ሰቅል ነበረ።

26፤ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን፣ የሰቅል ግማሽ ከተቆጠረው ከእያንዳንዱ ሰው የተሰጠ ነው፤ ከሆኖ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ የተቆጠሩት ሁሉ ስድስት መቶ ሦስት ሺህ አምስት መቶ አምሳ ሰዎች ነበሩ።

27፤ መቶውም የብር መክሊት የመቅደሱንና የመጋረጃውን እግሮች ለመሥራት ነበረ፤ ከመቶውም መክሊት መቶ እግሮች አደረገ፤ ለአንድ እግርም አንድ መክሊት ነበረ።

28፤ ከሺህ ሰባት መቶ ሰባ አምስት ሰቅል የምስሶቹን ኩላቦችና ዘንጎች አደረገ፣ የምስሶቹንም ጉልላቶች ለበጠ።

29፤ የተሰጠውም ናስ ሰባ መክሊትና ሁለት ሺህ አራት መቶ ሰቅል ነበረ።

30፤ ከእርሱም የመገናኛውን ድንኳን ደጃፍ እግሮች፣ የናሱንም መሠዊያ፣ ለእርሱም የሆነውን የናሱን መከታ፣ የመሠዊያውንም ዕቃ ሁሉ፣

31፤ በአደባባይ ዙሪያ ያሉትን እግሮች፣ የአደባባይንም ደጃፍ እግሮች፣ የማደሪያውንም ካስማዎች ሁሉ በአደባባይ ዙሪያም ያሉትን ካስማዎች ሁሉ አደረገ።

**ምዕራፍ 39።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው፣ በመቅደሱ ለማገልገል ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይ ግምጃም በብልሃት የተሠራ ልብስ፣ ለአሮንም የተቀደሰውን ልብስ አደረገ።

2፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው፣ ኤፍዱን ከወርቅ ከሰማያዊም ከሐምራዊም ከቀይ ግምጃም ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ አደረገ።

3፤ ወርቁንም ቀጥቅጠው እንደ ቅጠል ስለ አድርገው እንደ ፈትል ቁረጡ። ብልህ ሠራተኛም እንደሚሠራ ሰማያዊ ሐምራዊም ቀይም ግምጃ የተፈተለም ጥሩ በፍታ ከእርሱ ጠለፉ።

4፤ ሁለቱ ወገን እንዲጋጠም በሁለቱ ጫንቃዎች ላይ የሚጋጠም ልብስ አደረጉት።

5፤ በላዩም መታጠቂያ ሆኖ በብልሃት የተጠለፈው የኤፍዱ ቋድ እንደ እርሱ ከእርሱም ጋር አንድ ነበረ፤ ከወርቅና ከሰማያዊ ከሐምራዊ ከቀይ ግምጃም ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ የተሠራ ነበረ።

6፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው፣ በወርቅ ፈርጥ የተያዙ የመረግድ ድንጋዮች ሠርተው እንደ ማኅተም ቅርጽ የእስራኤልን ልጆች ስም ቀረጹባቸው።

7፤ ለእስራኤል ልጆች የመታሰቢያ ድንጋዮች ይሆኑ ዘንድ በኤፍዱ ጫንቃዎች ላይ አደረጋቸው።

8፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው፣ የደረቱን ኪስ ብልህ ሠራተኛ እንደሚሠራ እንደ ኤፍዱ አሠራር ከወርቅና ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ አደረገው።

9፤ አራት ማዕዘንም ነበረ፤ የደረቱን ኪስም ድርብ አደረገ፤ ርዝመቱ ስንዝር፣ ወርዱም ስንዝር፣ ድርብም ነበረ።

10፤ ዕንቀጥቶችንም በአራት ተራ አደረጉበት፤ በፊተኛውም ተራ ሰርድዮን፣ ቶጳዝዮን፣ የሚያብረቀርቅ ዕንቀጥ፤

11፤ በሁለተኛውም ተራ በሉር፣ ሰንፔር፣ አልማዝ፤

12፤ በሦስተኛውም ተራ ያክንት፣ ኬልቄዶን፣ አሜቴስጢኖስ፤

13፤ በአራተኛውም ተራ ቢረሌ፣ መረግድ፣ ኢያስጲድ በወርቅ ፈርጥ ተደረጉ።

14፤ የዕንቀጥቶችንም ድንጋዮች እንደ አሥራ ሁለቱ እንደ እስራኤል ልጆች ስሞች ነበሩ፤ በየስማቸውም ማተሚያ እንደሚቀረጽ ተቀረጹ፣ ስለ አሥራ ሁለቱም ነገዶች ነበሩ።

15፤ ለደረቱ ኪስም የተገባውን ድሪዎች እንደ ገመድ አድርገው ከጥሩ ወርቅ ሠሩ።

16፤ ሁለትም የወርቅ ፈርጦች፣ ሁለትም የወርቅ ቀለበቶች ሠሩ፤ ሁለቱንም ቀለበቶች በደረቱ ኪስ በሁለቱ ወገን አደረጉ።

17፤ ሁለቱንም የተገባውን የወርቅ ድሪዎች በደረቱ ኪስ ወገኖች ወዳሉት ወደ ሁለቱ ቀለበቶች አገቡ።

18፤ የሁለቱንም ድሪቶች ጫፎች በሁለቱ ፈርጦች ውስጥ አግብተው በኤፍዱ ጫንቃዎች ላይ በፊታቸው አደረጉ።

19፤ ሁለቱንም የወርቅ ቀለቦቶች ሠሩ። እነርሱንም በኤፍዱ ፊት ለፊት ባለው በደረቱ ኪስ በሁለት ጫፎቹ ላይ አደረጉአቸው።

20፤ ደግሞም ሁለት የወርቅ ቀለቦቶች ሠሩ። በኤፍዱም ፊት፣ ከጫንቃዎች በታች፣ በብልሃት ከተጠለፈ ከኤፍዱ ቋድ በላይ፣ በመያዣው አጠገብ አደረጉአቸው።

21፤ የደረቱ ኪስ በብልሃት ከተጠለፈው ከኤፍዱ ቋድ በላይ እንዲሆን፣ ከኤፍዱም እንዳይለይ የደረቱን ኪስ ከቀለቦቶቹ ጋር ወደ ኤፍዱ ቀለቦቶች በሰማያዊ ፈትል አሰሩት።

22፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው፣ የኤፍዱን ቀሚስ ሞላውን በሸማኔ ሥራ ሰማያዊ አደረገው።

23፤ በቀሚሱም መካከል አንገትጌ ነበረ፤ እንዳይቀደድም እንደ ጥሩር የተሠራ ጥልፍ በአንገትጌው ዙሪያ ነበረ።

24፤ በቀሚሱም ታችኛ ዘርፍ ከሰማያዊ ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ፣ ከተፈተለ በፍታም ሮማኖች አደረጉ።

25፤ ከጥሩ ወርቅም ሻኩራዎችን ሠሩ። ሻኩራዎቹንም ከሮማኖች መካከል በቀሚሱ ዘርፍ ዙሪያ አደረጉ።

26፤ በቀሚሱ ዘርፍ ዙሪያ ሻኩራንና ሮማንን፣ ሻኩራንና ሮማንን ለማገልገል አደረጉ።

27፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው፣ እንደ ሸማኔ ሥራ ከጥሩ በፍታ ለአርንና ለልጆቹ ሸሚዞችን፣

28፤ ከጥሩ በፍታም መጠምጠሚያውን፣ ከጥሩ በፍታም መልካሞቹን ቆቦች፣ ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ የእግር ሱሪዎችን፣

29፤ ከተፈተለም ከጥሩ በፍታ፣ ከሰማያዊም ከሐምራዊም ከቀይም ግምጃ በጥልፍ አሠራር የተሠራ መታጠቂያውን አደረጉ።

30፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው፣ ከጥሩ ወርቅ የተቀደሰውን የአከሊል ምልክት ሠሩ፤ በእርሱም እንደ ማኅተም ቅርጽ አድርገው። ቅድስና ለእግዚአብሔር የሚል ጻፉበት።

31፤ በመጠምጠሚያውም ላይ ያንጠለጥሉት ዘንድ ሰማያዊውን ፈትል አሰሩበት።

32፤ እንዲሁም የመገናኛው ድንኳን የማደሪያው ሥራ ሁሉ ተጨረሰ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ሁሉ የእስራኤል ልጆች አደረጉ፤ እንዲሁ አደረጉ።

33፤ ማደሪያውንም፣ ድንኳኑንም፣ ዕቃውንም ሁሉ ወደ ሙሴ አመጡ፤ መያዣዎቹን፣ ሳንቆቹን፣ መወርወሪያዎቹን፣ ምሰሶቹንም፣ እግሮቹንም፤

34፤ ከቀይ ከአውራ በግ ቁርበትም የተሠራ መደረቢያ፣ ከአቆስጣ ቁርበትም የተሠራ መደረቢያ፣ የሚሸፍነውንም መጋረጃ፤

35፤ የምስክሩንም ታቦት፣ መሎጊያዎቹንም፣ የስርየት መክደኛውንም፤

36፤ ገበታውንም፣ ዕቃውንም ሁሉ፣ የገጹንም ኅብስት፤

37፤ ጥሩውንም መቅረዝ፣ መብራቶቹንም፣ በተራ የሚሆኑትንም ቀንዲሎች፣ ዕቃውንም ሁሉ፣ የመብራቱንም ዘይት፤

38፤ የወርቁንም መሠዊያ፣ የቅብዓቱንም ዘይት፣ ጣፋጩንም ዕጣን፣ የድንኳኑንም ደጃፍ መጋረጃ፤

39፤ የናሱንም መሠዊያ፣ የናሱንም መከታ፣ መሎጊያዎቹንም፣ ዕቃውንም ሁሉ፣ የመታጠቢያውን ሰንም መቀመጫውንም፤

40፤ የአደባባዩንም መጋረጃ፣ ምሰሶቹንም፣ እግሮቹንም፣ የአደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ፣ አውታሮቹንም፣ ካስማዎቹንም፣ ለመገናኛው ድንኳን ለማደሪያው ማገልገያ የሚሆኑን ዕቃዎች ሁሉ፤

41፤ በመቅደስ ውስጥ ለማገልገል በብልሃት የተሠሩትን ልብሶች፣ በክህነትም ያገለግሉበት ዘንድ የተቀደሱትን የካህኑን የአሮንን ልብሶች፣ የልጆቹንም ልብሶች አመጡ።

42፤ እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ ሁሉ እንዲሁ የእስራኤል ልጆች ሥራውን ሁሉ ሠሩ።

43፤ ሙሴም ሥራውን ሁሉ አየ፣ እነሆም አድርገውት ነበር፤ እግዚአብሔር እንዳዘዘው እንዲሁ አድርገውት ነበር፤ ሙሴም ባረካቸው።

**ምዕራፍ 40።**

1፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው።

2፤ ከመጀመሪያው ወር በፊተኛው ቀን የመገናኛውን ድንኳን ማደሪያ ትተክላለህ።

3፤ በእርሱም ውስጥ የምስክሩን ታቦት ታኖራለህ፣ ታቦቱንም በመጋረጃ ትጋርዳለህ።

4፤ ገበታውንም አግብተህ በእርሱ ላይ የሚኖረውን ዕቃ ታሰናዳለህ፤ መቅረዙንም አግብተህ ቀንዲሎቹን ትለከሳለህ።

5፤ ለዕጣንም የሚሆነውን የወርቅ መሠዊያ በምስክሩ ታቦት ፊት ታኖራለህ፣ በማደሪያውም ደጃፍ ፊት መጋረጃውን ትጋርዳለህ።

6፤ ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነውንም መሠዊያ በመገናኛው ድንኳን በማደሪያው ደጃ ፊት ታኖረዋለህ።

7፤ የመታጠቢያውን ሰንም በመገናኛው ድንኳንና በመሠዊያው መካከል አኑረህ ውኃ ትጨምርበታለህ።

8፤ በዙሪያውም አደባባዩን ትተክላለህ፣ የአደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ ትዘረጋለህ።

9፤ የቅብዓቱንም ዘይት ወስደህ ማደሪያውን በእርሱም ያለውን ሁሉ ትቀባለህ፣ እርሱንም ዕቃውንም ሁሉ ትቀድሳለህ፤ ቅዱስም ይሆናል።

10፤ ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነውንም መሠዊያ ዕቃውንም ሁሉ ትቀባለህ፣ መሠዊያውንም ትቀድሳለህ፤ መሠዊያውም ቅዱስተ ቅዱሳን ይሆናል።

11፤ የመታጠቢያውን ሰንና መቀመጫውን ቀብተህ ትቀድሳለህ።

12፤ አሮንንና ልጆቹንም ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ አቅርቦህ በውኃ ታጥባቸዋለህ።

13፤ የተቀደሱትንም ልብስ አሮንን ታለብሰዋለህ፤ በክህነትም ያገለግላኝ ዘንድ ቀብተህ ትቀድሰዋለህ።

14፤ ልጆቹንም አቅርቦህ ሸሚዞችን ታሉብሳቸዋለህ፤

15፤ በክህነትም ያገለግሉኝ ዘንድ አባታቸውን እንደ ቀባህ ትቀባቸዋለህ፤ መቀባቸውም ለልጅ ልጃቸው ለዘላለም ክህነት ይሆንላቸዋል።

16፤ ሙሴም እንዲሁ አደረገ፤ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረገ።

17፤ እንዲህም ሆነ፤ በሁለተኛው ዓመት በፊተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ማደሪያው ተተከለ።

18፤ እግዚአብሔርም እንዳዘዘው ሙሴ ማደሪያውን ተከለ፤ እግሮቹንም አኖረ፤ ሳንቆቹንም አቆመ፤ መወርወሪያዎቹንም አደረገባቸው፤ ምስሶቹንም አቆመ።

19፤ ድንኳኑንም በማደሪያው ላይ ዘረጋ፤ የድንኳኑን መደረቢያ በላዩ አደረገበት።

20፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ጽላቱን ወስዶ በታቦቱ ውስጥ አኖረው፤ መሎጊያዎቹን በታቦቱ ዘንድ አደረገ፤ የስርዮት መክደኛውንም በታቦቱ ላይ አኖረው፤

21፤ ታቦቱን ወደ ማደሪያው አገባ፤ የሚሸፍነውንም መጋረጃ አድርጎ የምስክሩን ታቦት ሸፈነ።

22፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ገበታውን በመገናኛው ድንኳን ውስጥ፤ ከመጋረጃው ውጭ፤ በማደሪያው በሰሜን በኩል አኖረው፤

23፤ እንጀራውን በላዩ በእግዚአብሔር ፊት አሰናዳ።

24፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው መቅረዙን በመገናኛው ድንኳን ውስጥ፤ በገበታው ፊት ለፊት፤ በማደሪያው በደቡብ በኩል አኖረ፤

25፤ ቀንዲሎቹን በእግዚአብሔር ፊት ለኩሰ።

26፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው የወርቁን መሠዊያ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በመጋረጃው ፊት አኖረ፤

27፤ የጣፋጩን ሽቱ ዕጣን ዐጠነበት።

28፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው በማደሪያው ደጃፍ ፊት መጋረጃውን ዘረጋ።

29፤ ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነውን መሠዊያ በመገናኛው ድንኳን በማደሪያው ደጅ ፊት አኖረ፤ የሚቃጠለውንና የእህልን መሥዋዕት ሠዋበት።

30፤ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው የመታጠቢያውን ሰን በመገናኛው ድንኳንና በመሠዊያው መካከል አኖረ፤ ለመታጠቢያም ውኃን ጨመረበት።

31፤ በእርሱም ሙሴና አሮን ልጆቹም እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን ታጠቡ፤

32፤ ወደ መገናኛው ድንኳን በገቡ ጊዜ፤ ወደ መሠዊያውም በቀረቡ ጊዜ ይታጠቡ ነበር።

33፤ በማደሪያውና በመሠዊያውም ዙሪያ አደባባዩን ተከለ፤ የአደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ ዘረጋ። እንዲሁም ሙሴ ሥራውን ፈጸመ።

34፤ ደመናውም የመገናኛውን ድንኳን ከደነ፣ የእግዚአብሔርም ክብር ማደሪያውን ሞላ።

35፤ ደመናውም በላዩ ስለ ነበረ የእግዚአብሔርም ክብር ማደሪያውን ስለ ሞላ ሙሴ ወደ መገናኛው ድንኳን ይገባ ዘንድ አልቻለም።

36፤ ደመናውም ከማደሪያው በተነሣ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በመንገዳቸው ሁሉ ይጓዙ ነበር።

37፤ ደመናው ባይነሣ እስከሚነሣበት ቀን ድረስ አይጓዙም ነበር።

38፤ በመንገዳቸውም ሁሉ በእስራኤል ቤት ሁሉ ፊት የእግዚአብሔር ደመና በማደሪያው ላይ በቀን ነበረና፣ እሳትም በሌሊት በዚያ ላይ ነበረና።